

መቁልም

በኢትዮጵያ ፌዴራልናዊ መንግሥት የግዢና የንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 ዓ.ም
የትርጉም አንቀጽ መሠረት የመንግሥት መ/ቤት ማለት መሳሪያ በመሳሪያ ወይም በከፊል
በፌዴራል መንግሥት በቻት የሚተዳደር የመንግሥት መሠረቶ በት:: ከፍተኛ የትምህርት
ተቋሙ እና ተመሳሳይ አቋም ያለው አካል ነው:: ይህ ማንኛል የተዘጋጀው በመንግሥት
መ/ቤቶች ባለቤትነት ስር የሚገኘ ቁጥር 30/2016 አንድ ወጥ እና ኮሚሽን በሆነ የአመራር
ሥርዓት ለማስተዳደር እንዲታል ነው::

በመንግሥታዊ አካላት ተዘጋጀው አሁን በሥራ ሌይ ያለት የቁጥር 30/2016 መዝገበ
የተመረዳ አይደለም:: በእኔም መንግሥታዊ አካል ሥራ ሌይ የዋለው መዝገበ ሌላው
መንግሥታዊ አካል ከሚጠቀምበት መዝገበ በቅርቡም ሆነ በይዘት አይመሳሳይም:: በዘመኑ
ምክንያት በፌዴራል መንግሥት ባለቤትነት ስር የሚገኘውን ተቀለለ የንብረት መጠን
ለመቆሰን የሚያስፈልገውን መረጃ ለማማገኘት አልተችለም:: የዘመኑ ማንኛል ወር ዓለማም ከለይ
የተገለጻውን ቅጂር ለመፍታት እና ወጥ መዝገበ እና የአመራር ሥርዓትን ለመፍጠር ነው::
የቁጥር 30/2016 ቀን በተገባበት ዓመት እና ወጪ ሆኖ ይመከራል:: ይህም ማለት ምንም
እንዲን ከንብረቱ የሚገኘው የአይምሬ ጥቋሙ ለተከታዩና ዓመታት በዘመኑ የንብረት መ/ቤት
ዋጂ በተገባበት ዓመት ወጪ ሆኖ ይመከራል:: በዘመኑ የአመራር ኮሎ መሠረት የቁጥር 30/2016
ዋጂ በቅርብ የንብረት መዝገበ ሌይ መመዝገበ የተለመደ ሲለሆነ አብዛኛውም ቁጥር 30/2016
ዋጂው አልተመዝገበም:: በዘመኑ ማንኛል ወሰኑ የተገለጻው አይሰጣል የቁጥር 30/2016
ዋጂ ተቀብ የተዘጋጀው የቁጥር 30/2016 ውጂ እንዲያከተሉት ተስቦ ነው:: በተጨማሪም በለኩት
ዓመታት በልዩ ሌዩ መንገድ ተገኘው ውጂው ያልተመዝገበውን ቁጥር 30/2016 ውጂ
ተስተቋቋው እንዲያዘው ለማድረግ አይሰጣል የአመራር ሥርዓት እንዲከተሉት ተደርጓል::

ምንም እንደን መንግሥታዊ አካላት ሲፈጥቻውን ካገኘው የአዲስ መግለጫ ማዘዣቸና
በገዢዎን አ.ከፍል ልማት መሬት ማረጋገጫ ለማእከላዊ ሲፈጥሩ የሚያቀርብ በመነጥ
የአዲስ መግለጫው ቁጥር 30/2016 በተመለከተ በየግዢ የሚገኘውን እና የግዢ የህል
እንደራሱ የሚያሳያው ነገር የለም:: በዚህ የመረጃ እጥረት የግዢ የሚእከላዊ ሲፈጥሩ
ሠራ ልማት የፈጸመው መንግሥቱ መቅለ ጽጋዕት ወጪ የግዢ የህል እንደሆነ ማስላትም::
ማሳያትም አልፅለም:: በመሆኑም የተዘጋጀት የአዲስ መግለጫውን ሁሉ የተማለ መረጃ
እገኘው ለማለት አይችልም::

የኢትዮጵያ ሂደትና መንግሥት ያደረገውን የአዲስ አያያዝ ሥርዓት ማሽኑም ተከተሉ
የተሽኑለ በገዢዎን ሌይ የተመሠረተ የአዲስ አያያዝ ሥርዓት (Modified Cash Basis of
Accounting) የሚባለ አዲስ ሥርዓትን አጠቃላይውን መንግሥታዊ አካላት ተግባራዊ ያደረገ
በመንግሥት አዲስ ሥርዓትም በመን የንብረት ወጪን እንዲያከትት ተደርሱ የተዘጋጀ አይደለም::
ይሁን ቅጂው መቆረጥ ይግባኝ የግድ ነው:: የግዢ እንደን ለክም ያለ ገዢ በመስረም ወደፊት
የመንግሥት የአዲስ አያያዝ ሥርዓት ወደተሽኑለ በገዢዎን ሌይ የተመሠረተ የአዲስ አያያዝ
ሥርዓት (Accrual Basis of Accounting) መቀኑ አይችል ነው:: እስከዚ ይረዳ ግን
የቆማ ጽጋዕቱን ወጪ በአዲስ መዝገብ እና በአዲስ መግለጫውን ወሰጥ የሚከተተበትን
መንግድ መፈለግ ያስፈልጋል:: ይህ ማንኛውም የመንግስት የሚሰጠ አያያዝ ስርዓት ወደ
ተማለ በ“አክርዋል” ሌይ የተመሠረተ የአዲስ አያያዝ ሥርዓት እስከሚቀርብ ይረዳ
ለመስጠት የሚያገለግለ የአዲስ አመራር ልማትን ይረዳ::

ይህ ማኑዋል የተዘጋጀው የኢትዮጵያ ሂደትና መንግሥት የግዢና የንብረት አስተዳደር
አዋጅ ቁጥር 649/2001 እና የመንግሥት ጽጋዕት አስተዳደር መመሪያን መሠረት በማድረግ
ነው::

በዚህ ማንዋል ወሰኑ ቁጥር ၃/በትኩን ለማስተካከል የሚያገለገሉ ፎርማ በሙሉ እንዲከተቱ ተደርጋል:: በእያንዳንዱ ቁጽ ሌይ ለታደር የሚገባው የመረጃ መጠን ሆላም መንግሥታዊ አካላት በየመዘገበዎች ሌይ ለይዘሩት የሚገባ በቅተኛው የመረጃ መጠን ስሆነን መንግሥታዊ አካላት እንደሬሱኝታው የተለየ ገበያ በማይዘዝብት ገዢ ተጨማሪ መረጃ ማሳየት እና ተጨማሪ ቁጽ መጠቀም ይችላል::

ይህ ማንዋል ቁጥር ፪/መንግሥት እንደመሆኑ በየጊዜው እና እንደ አስፈላጊነቱ መመርመር እና መግምገም ይኖርበታል:: ይህም ሆኖ የዚህ ማንዋል ክለበን በተመለከተ መለያ ቤትዎች የመንግሥት ቅኩርና ገበያ አስተካከል እና ስለሆነ መንግሥታዊ አካላት እና ስለሆነው ሲይፈቅድ ይህን ማንዋል የማሽኑል እርምጃ እንዲይመስቀል በከፍተኛ ይረዳ ይመከራል:: ይኩም የሆነበት የሚከታተሉ የመንግሥት ገበያንን ለማስተካከል እና ወጥ የአመራር ለመግኘት ተግባራዊ መቆረጥን ለማረጋገጥ ሲባል ነው:: ንር ገን መንግሥታዊ አካላት ማንዋል ለሽኑል ይገባዋል የሚፈልጉ ካሳብ ክለቶው ለእናደንበው እንዲያቀርቡ ይበረታታል::

1. የቁጥር 30/201 ትርጓሜ

በ ኢትዮጵያ ፌዴራልኩ መንግሥት የግዢርና የንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 ውስጥ የሚገኘት ሁሉት ወር ወር ትርጓሜዎች ከዚህ እንዲማከተለው ቅርበዋል፡፡

- “ቁጥር 30/201 ማለት ገዢ-ፋይ ሁልወት ያለው፡ የተናጠል ወጪው በመንግሥት ትብረት አስተዳደር መመሪያ የሚወሰን፡ ከእኔም ዓመት በላይ ለሆነ ገዢ የጠቀማቸው እና አገልግሎት በመሰጣት ላይ የሚገኘ ትብረት ለሆኑ እና የበርሃር ዕቅድ ከምርመጥር ከባድ መማሪያ ተሽከርካሪ መርከብ አውርጥና አገልግሎት ለመሳሳይ የሚሰጠው የፍላጊ መስመር ይፈጸም፡ መሰናና እና ተደርጓል፡፡”
- “እኔ ዕቅድ ማለት ከቁጥር ዕቅድ ወጪ የሆነ ማናቸውም የመንግሥት ትብረት ለሆኑ፡ ጥቅም ላይ መዋል ከሆመረበት ገዢ እንዲ እና እና ዓመት አገልግሎት ለስጥ የሚችልና ወጪው በመንግሥት ትብረት አስተዳደር መመሪያ የሚወሰን ትብረት ነው፡፡”

ከዚህ በላይ እንደታየው በአዋጅ ውስጥ እንዲገለጽ የተፈለጉው ቁጥር 7/201 ማንኛውም ትብረት ከሁሉቱ ትርጓሜዎች በአንድነው በቻ ለመድቻ እንደማቸል ለሆኑ ይከውጥ እና ትብረት ቁጥር ትብረት ከልሆነ እኔ ዕቅድ ማለት ነው፡፡ ሆኖም ከእኔም ዓመት በላይ እኩልማማዊ መቀማቸው ያላቸው እኔ ዕቅዱው ማቸው ለምሳሌ የወረቀት መብኩዎች፡ የወረቀት መሰራያዎች (ስተጥለሮች)፡ በዚህ የሚያዘው የአዲስ ማስቀመጥ፡ የወረቀት ማስቀመጣዎች፡ ወንበሮች፡ ወዘተ ለበከነት ለይረጋገል ለለማቸል ለበቻው ተመዝግበው ተገቢው ቀጥጥር ለይረጋገል ይገባል፡፡

1.1. በቁጥር 30/201 ተርጓሜ ወሰጥ የሚጠቃለለ ጥብረቶች

በዚህ ማኅበ ቁጥር 30/201 ማስቀመጥ በአትዮጵያ ፌዴራልዊ መንግሥት የግዢርና ጥብረት አስተዳደር አዋጅ 649/2001 ወሰጥ ቁጥር 30/201 ተብሎው የተተረገሙ ጥብረቶችን የሚመለከት ነው::

ዚህ ማኅበ ተርጓሜ ስለሆነ ለማግኘት የወጪውን እና ጥብረቱን ሲሆን ላይ ለማቅል የወጪውን ወጪ ያጠቃላለል:: ለምሳሌም የአንድ መከናዬ ወጪ የምንለው ለሻጭ የተከፈለውን:: ለገምሩክ:: ለማግኘት:: ለተጨማሪ እኩት ታክክል:: ለባለቤትነት የሚገባ ለትራንስፖርትና መገኘቱ ማረጋገጫ የተከፈለውን እንዲሁም መከናዬን ለሆኔ አማካይ ለማድረግ የወጪትን ለለምች አስፈላጊ ወጪዎች ያጠቃላለል:: የሚገኘው ወጪ ይግሞ ለሻጭ የተከፈለውን:: ለገምሩክ:: ለተጨማሪ እኩት ታክክል:: ማሽነውን ለመግባጥም:: ከእገልግሎት በታወቂ ላይ ለማድረግ እና ከሆኔ ላይ እንዲውል የወጪ ለለምች ወጪዎችን ይረዳል::

ከዚህ በላይ በተገለጹው ተርጉም ወሰጥ የሚወደቀ ጥብረቶች ሁሉ በመጠንም:: በገንዘብዎም መመዝገብ ይኖርባቸዋል:: በዚህ ማኅበ ወሰጥ የተገለጹት የአመዘጋበብ ሂደቶችና ልክርዳቶች ካለው በተገለጹው ተርጓሜ ወሰጥ በተከተቱት ጥብረቶች ላይ ተግባራዊ እንዲሁም ነው::

የቁጥር 30/201 ልክርዳቶች እኩት እንደሚያከተል የአመራር ሂደቶችና በተቻለ መጠንም የገቢዎችን ወጪ በአዲነ ልክርዳቶች ወሰጥ እኩት መከተት እንዲለባቸው ማሳያት የዚህ ማኅበ ዓለማ ሲሆን ልክርዳቶችን ለማዘጋጀት የምንጠቀሙው የመንግሥት ጥብረት የአዲነ መደብ የአትዮጵያ ፌዴራልዊ መንግሥት ያወጪውን የአካውንት ቅርንጫት ነው:: የአትዮጵያ

ዶ.ክ.ስ.ለዋ መንግሥት የወጣው የአካውንት ታርታ የቁጥር ጽብረቶና መደብ ከዘመ
እንደማከተሉው ለይቶ የቀርባቸውል፡

፩፻፭ ለይቶ ለይቶ መማርያምኑ (4520-4599)

መደብ ክፍ	የክሳብ ክፍ	መግለጫ
መከና እና መከና መሰል መንግሥምኑ	4521	መከናምኑ፡ ጥሩር ስይከል፡ በስከለት እና ተሳቢምኑ፡ አገልግሎታቸው የሚሸፍ እና ለለውም
ተለንት እና መሽነዱምኑ	4522	አገልግሎታቸው ወታደራዊ ያልሆነ አውጭተላጥቶ እና
ወታደራዊ መገልጻምኑ	4523	ቃኬትርጉት፡ ከዚ የግንባታ፡ የስከምና እና የተምህርት መማርያምኑ ማዣጭ ለበርና ለውጭከሻጋቸው አገልግሎት የሚመለ መሳሪያምኑ፡
አገልግሎታቸው ወታደራዊ ለሆነ አውጭተላጥቶ እና ቃኬትርጉት፡ የሚሸፍ መከናምኑ ተከናት ተናገኘ የወጪ መማርያምኑ፡	4524	አገልግሎታቸው ወታደራዊ ለሆነ አውጭተላጥቶ እና ቃኬትርጉት፡ የሚሸፍ መከናምኑ ተከናት ተናገኘ የወጪ መማርያምኑ፡
ለመኖሪያ ስራ የሚመለ ሲጋዴምኑ	4525	በአገልግሎታቸው የሚሸፍ በመሆኑ አገልግሎታቸው ተሳቢው የተሟኝና በመንገባት ገብ ያለ ቤቶች፡ ማድረግምኑ፡ ከምታቸውና የወጪተና መኖሪያምኑ፡
ለመኖሪያ በትኑት ያልተሰሩ ሁንጻምኑ	4526	በአገልግሎታቸው የሚሸፍ በመሆኑ አገልግሎታቸው በመንገባት ሌቦ ያለ የአስተዳደር በርሱምኑ፡ መጋዘዣ፡ በተመስከተና፡ መዘም፡ አውጭተላጥቶ እና ለለውም፡
መሠረት ልማት	4527	ሁሉም መንግሥታዊ ጉንባታዎች ሲጋዴምኑ ስይጨምር ነገር ግን መንገድን፡ ቃልድድን፡ የአውጭተላጥቶ መረጃዎን፡ ቅድሙ፡ የፍሰብ ማስወገድ ለተተሞን የመሰኔ ልማትን እና ለለውም፡
ለወታደራዊ አገልግሎት የተሟኝ ሲጋዴ	4528	ከዘመ በለይ የተሰጠት ተርጉምኑ እንዲለ ሆነው ነገር ገን ለወታደራዊ አገልግሎት የተሰሩ የሚመለ የመኖሪያና የመኖሪያ ያልሆነ ሲጋዴምኑ መሠረት ልማት፡
ለቅሳብና ተግባራማይምኑ	4529	የወጪ እና የወጪ የአገልግሎት መብራቶች፡ ተግባራማይ የበር ስቻዎች፡ መጋዘዣምኑ፡ ለመስራቶች፡ ደቶዎች፡ ኋይል ማስቀመጣዎች፡ መደርጋይምኑ፡ ወዘተ፡
የቀም ከበት እና የመንግሥት ከበቶች	4530	ለአገልግሎት እና ለምርምር የሚያገለግለ ከበቶች፡ ለመንግሥት ቅለማ የሚያገለግለ የመንግሥት ከበቶች፡
የበር መገልጻምኑ	4531	ለበር አገልግሎት የሚመለ መማርያምኑ ከምርመተሮች፡ ተይተሮተሮች፡ ደቶከተሮች፡ ከለከለተሮች፡ ቁሳ ማስቀች፡ ስነጋች፡ ተለቢችጥቶች፡ ተተረከርድርች፡ ቁረች፡ የተለይና መማርያምኑ እና ለለውም ያጠቃልለል፡፡
መቆስፍት	4532	ለሽያጭ ከተዘረዘሩት በበተቀር በበተ መቆስፍትና በየተጠቀማይምኑ እና የሚገኘ ለይቶ ለይቶ መቆስፍት

በአካውንት ተርፍ የመጠረሻው መደብ ሆኖ የታየው የበር መገልጻዎች (4531) ማሽኑያ
የተደረገበት በታች መደብ ስሆን ቅድሞ በለው ከተገኘት፡ ማሽኑያ እና መማረያዎች መደብ
ወሰኑ ተጠቃላይ የነበረ ነው፡፡ ይከው መደብ ከባድ ማሽኑያዎችንና ትናንሽ የሳሳቢ
መማረያዎችን እንዲ ሌዩ መድረግዎች፡፡ ንር ግን የበር መማረያዎች ወጪ ከፍተኛ በመሆኑና
የአገልግሎት ኮሙናቸውም የተለያየ በመሆኑ በሁሉቱ መቀበል ያለውን ለያነት ማሳያት
አስፈላጊ ነው፡፡

ከለው ከተጠቀሰት የቆጣሪ ገበሩዋች በተጨማሪያው በመንግባት ሌዩ ያለው በቆጣሪ ገበሩት
ትርጉሙ ወሰኑ ይከተታለ፡፡ የእነሰው ወጪ ለየበታቸው እየተጠራውሙ ይቆይና ባንባታው·
ስያልቅ መቃለለ የግንባታው ወጪ ተስማማቅ በሚሆነው የቆጣሪ ገበሩት መደብ ወሰኑ
ይመዘገበል፡፡ ከዚህ ዓይ በተገኘነ የእትጥቅና ፈጻድራለዋ መንግሥት የሳሳቢ መደብ ኮሙና
ከዚህ እንደሚከተለው ቅርጉል፤

በግንባታ ሌዩ ያለ (4500-4519)

	የሳሳቢ	ከድ	መግለጫ
መደብ			
የመናሪ ሲንክዎች	4501		በእነር ወሰኑ ይሁን በውጭ እነር ለመናሪዎች ተሰለው የተገነዘብ በመንግባት ለይ ያለ በታች፡ ማሽኑያዎች፡ ከምታችና የመናሪዎች መናሪዎች፡
ለመናሪ ያልሆነ ሲንክዎች	4502		በእነር ወሰኑ ይሁን በውጭ እነር የተገነዘብ ለመንግባት ሌዩ ያለ የእነተካድር በርዎች፡ መዝዎች፡ በተመክከፍት፡ መዘምባች፡ ሂዕልታች እና ለለውታው፡
መሠረት ለማት	4503		ሁሉም በመንግባት ሌዩ ያለ መንግሥታዊ ግንባታዎች ሲንክዎችን ስይጨምር ንር ግን መንገድን፡ ይልደግን፡ የአውርጥን ማረያዎችን፡ ባድቦትን፡ የፍሳሽ ማስወገኝ ለሰተኞች፡ የመሰና ለማትን እና ለለውታው ምሬምር፡
ለወታደሏዊ አገልግሎት የተገነዘብ ሲንክዎች	4504		ከዚህ በለይ የተሰጠት ተርጉዋች እንዲለ ሆነው ንር ግን ለወታደሏዊ አገልግሎት የሚውለ የመናሪና የመናሪ ያልሆነ ሲንክዎችና መሠረት ለማት፡

1.2. የቁጥር ၃၀၂/ ተፈጻሚ በኋላ ተፈጻሚ በቁጥር ၃၀၂/ ተፈጻሚ ውስጥ የማይሱት ታስቦ

ከለው እንደተጠቀሰው የአገልግሎት አድማነቶች ከዚህም በለው ሆኖ የአለቱ ዕቅድ በሁኔታው ታስቦ በአግባቡ እንደቆጣሪ ታስቦ አለመያዝና እንደለለው ቁጥር ၃၀၂/ ተፈጻሚ በተገበዎ መንገድ ካልተቀጣሽታው ታስቦዎች ለግብር ይቻሉበ:: ለምሳሌ የወረቀት መሰራቶች (እስቴፕር) እንደ አለቱ የጽሕፈት መሆኑዎች በቅርር የጽሕፈት መሆኑዎች ከመግቢት እንዲወጠ በተመያቀቅ ቁጥር እስቴፕርዎ እብር እንዲመጥቀና እብር እንዲወጠ ይደረጋል::

እንደዚህ ዓይነቱን በክቡር ለማስወገድ እና የቁጥሩት ተፈጻሚ ያለቸውን ታስቦ ተፈጻሚ የተማሪ ለማድረግ መካግብቶች የተማሪ የወሰኑ ቁጥር ለመዓት ለተጨማሪ ተብሎ ይገባል:

1.3. ከፍተኛ የጥገና ወጪን በቁጥር ၃၀၂/ ተፈጻሚ ተመዝግበ

ማስኑራዎችንና መከናወችን በከፍተኛ ደረጃ ለማድረግ የሚመጣው ወጪ የንብረቱን አካይዎች ጥወቃቻ በከፍተኛ ደረጃ ያረጋግጣል:: የወጣው ወጪ መለያ በሙሉ የተበለሰ መለያዎችን መተካትን መሞር ታስቦዎች እንደገና ለመንግባት ያስቻላል ተብሎ ሲታሰብ በአግባቡ በቁጥር ၃၀၂/ ስሳቢ ለይ መጨመር ይኖርበታል:: ለምሳሌ፣ የመከናወች ተተርጓል በቅርር መከናወች ለያገለግል ከሚችልበት ዕድሜ በለው ለያገለግል መጀለ ጉልጋ ነው:: ስለዚህም የእኩልን ፍተር ወጪ በፈጸም ከነበረው የመከናወች ወጪ ለመጨመር ይዘረሰል:: በተመሳሳይ ሁኔታዎች ለለም ታስቦዎች እንደዚህ በከፍተኛ ደረጃ ለጠገኑና ታስቦ ይኖረዋል ተብሎ ከተመበቀው የአገልግሎት ከመን በለው እንዲያገለግል ይኖርባዋል ተብሎ ከታሰብ ወጪው በቁጥር ၃၀၂/ ስሳቢ ለይ ተጨምር ይመዘገበል::

ከፍተኛ የጥገና መጠሪ በሁበትነት ለምዝገባ ይገባው እንደሆነ ለመወሰን መጠቃቅ ከመጀመሪያው የንብረቱ ወጪ ገዢ ለተዘጋጀ ይችላል፡፡ በመሆኑም ለተለያዩ የንብረት ዓይነቶች የተለያየ መጣኑ ወይም ለሁሉም ቁጥር ၃/၈/၂။ እንደ ዓይነት መጣኑ ለመወሰን ይችላል፡፡ ይህ ቅን የሚመሰኑው በእድገት ሆኖ ወደፊት በዘመኑ ማንዋል ወሰኑ የሚከተሉ ይሆናል፡፡


ወጪውን በእርቃዊ ቁጥር ለመፈጸም የሚመጣው የጥገና መጠሪ ከፍተኛ በሆነም እንዲን በተከፈለበት ዓመት እንደ መጠሪ ይቆጠራል እንዲ በንብረቶች ወጪ ለይ አይጨመሙም፡፡ በእንዲሁ ዓይነት መጠቃቅ ምክንያት የቁጥር ၃/၈/၂/ መዝግበዎን እንዲሁ ማሳተካል እንደሚታል የሚያጠሩና በዘመኑ ማንዋል ወሰኑ ለሰን የቃል የሚከተሉ ይሆናል፡፡

2. የመንግሥት ቅጂ ገበያ አስተዳደር መዋቅ

Pመንግሥት ገበያ አስተዳደር ሰላምበሩ ወሰኑ መሰጠትን፣ ገበያ
የሚገኘበትን፣ ከጥቃዋሚ ለይ ማዋልንና ማስወገድን የሚመራ የአመራር ለማቅረብ
ነው:: በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት የግዢና ገበያ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር
649/2001 መሠረት የመንግሥት ገበያ ማለት ከመንግሥት ገበያ እና መፈት
በስተቀር የፌዴራል መንግሥት ምስት የህን ማፍቃዎች ገበያ ነው:: የመንግሥት ገበያ
አስተዳደር ወና ትክለዋ ቅጂ ገበያ መዝከብበብ፣ መቆጣጠርና በእግዚአብ መጠቀም ነው::

2.1. የመንግሥት ቅጂ ገበያ አስተዳደር ቁጥር

የሚከተሉው ሆኖ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት የቅጂ ገበያ አስተዳደር አካሄድን ያሳያል::



ሥል 1 የአትዮጵያ መንግሥት የቁጥር ፩፻፭ አስተዳደር ለመግኘት

ከላይ እንደታየው በስተኞች አስተዳደር ለሥርዓትና በቁጥሩ ገበያ የሚፈጸም አስተዳደር መቀከል ግልጋል ሊያነት ተደርጓል:: በመንግሥት መ/ቤቶች የሚገባ ገበያዎች በሰነድ ይመለበሉ:: እነዚህ ወጪዎች አስከ በC 1000 የሆኑና እንዲ ገበያ ተቀናው ላይ ከዚያ ዕድሜዎች ከፍመት በለይ ለዘላል የሚይቻል አለሁ እቅዱ:: ወጪዎች ከበC 1000 በይንሰም የአገልግሎት አድማካችው ከፍመት በለይ የሆኑ እቅዱ እና ወጪዎች ከበC 1000 የሚበለጥና የአገልግሎት አመናቸውም ከፍመት በለይ የሆኑ ቁጥር ገበያዎች ተቋሙ::

የቁጥሩ ገበያ አስተዳደር ለሥርዓት የሚፈጸምረው እንዲ ቁጥር ገበያ አስተዳደር ከመጋዘን ለመጣዬ ለመጋዘን የተከማማች ቁጥር ገበያ እንዲ ስቶች ይቆጠራል:: አንድዎችንና ተመሳሳይ ግንባታዎችን በሚመለከት ገበያዎች ማስተካበ ለፈጸም ገበያዎች የመደብናው ቁጥር ገበያዎች አካል ሆኖው ይቆጠራል:: በተመሳሳይ መንገድ የቁጥሩ ገበያ አስተዳደሩ የሚፈጸምው በማንኛውም ምክንያት ይሁን ገበያዎች ወደ አገልግሎት ገበያዎች መጋዘን ለመለስ ይሆናል:: ቁጥሩ ለጠልሽ እና አስከመጨረሻው ለይገልግልም ይችላል:: ገበያዎች የሚጠቀምበት ለረተኩ መ/ቤቱን ለቁጥር ለቁጥር ለሆኔ ለማድረግ:: ገበያዎች የተገባለት ተሮክክትም ለዘላል:: እነዚህ ሆኖታዎች በሚፈጻሚነት ገበያ ሁሉ የሚመለከታቸው ቁጥር ገበያዎች ወደ መጋዘን መመለስ አለባቸው:: የተመለሰ ቁጥር ገበያዎች ይግሞ ከላይ እንደተገለጹው ስቶች ስለሆኑ እነዚህ የሚሰጠው ጥላፊነት የሰቶች አስተዳደር ለሥርዓት ይሆናል:: ቁጥር ገበያ ለሽጥ ከመጋዘን መጋዘን ለመጋዘን መጋዘን ለማስረከበው ለነድ (በጥምዶል 22) ገበያው ይረከባል::

የአገልግሎት ዕቅዱ መጋዘን መቋቋም አስፈላጊ የሆኑው በለይ ላይ ምክንያቶች ነው::

1. በቀልጣኑ የገበያ አስተዳደር ለሥርዓት የመንግሥት መ/ቤቶች የሚይቻቸው ገበያዎች በቀርብ ገበያ ለጠቀመጥቸው የሚፈጸምቸውን በቁጥር እንዲሆኑ ይችላል:: የአገልግሎት ስቶች መጋዘን በተቋላ መጋዘን በተቋላ መጋዘን ባድር ሆኖ ሆኖ መቆየት ይኖርበታል:: ይኩም ገበያዎች በአገልግሎት እንዲያዘው የሚያጠረቷቸው ለሆኑ በበዚ ባንሰን አገልግሎት እስቶች የተቀባለ መጋዘን ግን የገበያ አስተዳደር ለሥርዓቱ ቁልጣኑ አስመሆኑን ይሳይል::

-
2. የመንግሥት መ/ቤቶች ለውሳኔ አሰጣጥ እንዲመታቸው ስቶክቶውን ያገለጻና አዲስ በማለት በቀላሉ መለያት ይኖርባቸዋል፡፡ ያገለጻ ስቶክ ቁጥራቸው ሰጠና በከፈልም ይህንን በሙሉ ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡
 3. ማስወገድ በሚያስፈልጋበትም ገዢ አገልግሎታቸው ያበቃ ገበረቶችን ወዲያወጥ ላይ ማስቀመጥ ከመጀለም በላይ ለለ ለለ ቈጠራ ማድረግም ለያስፈልግ ይችላል፡፡
 4. አዲስ የሰቶክ እቅዱቸው ከከፍናዎች ወር ተደባቁዎ በስትት በማውቃም ይህንን በለማውቁ የሚሽጠበትን ወይም የሚመገብበትን እናል ይቀንላል፡፡
 5. ያገለጻ ስቶክ ከአዲስ ወር ተደባቁዎ ከተቀመጧ አዲስ እቅዱቸው በከፍናዎች ቅጂ ከመጀዘን ለመጠና ይችላል፡፡

ከፍተኛ የሰቶክ ከምትት የሚይዘው የመንግሥት መ/ቤቶች ሁሉ ሪፖርት የቻለ ያገለጻ ላወቻቸው የሚቀመጥበት መሬዝን እንዲያረጋቸው በከፍተኛ ይረዳ ሲመከሩ ለለም የሰቶክ መጠናቸው ተንሽ የሆነ መ/ቤቶች ግን ሁሉትንም የሰቶክ ዓይነት በአንድ መሬዝን ወሰኑ ማስቀመጥ ይችላል፡፡ ይህም የሚያጠቃ ምክንያት የሰቶክ አስተዳደር ወጪን ለመቀነስ ለባለ ነው፡፡ ምንም እንዲሁ አርናው ገበረቶች ከአዲስ ወር በአንድ መሬዝን ወሰኑ ይቀመጥ በባልም ሁሉትንም ለየበቃ ለያይቶ በተለያዩ መደርሱያ ላይ አርና ወይም አዲስ ለለመሆናቸው ምልክት እያተደረገባቸው መቀመጥ ይኖርባቸዋል፡፡ እንዲያወጥም እንዲሁ መሬዝን ወሰኑ ለመስተካከል እና ሁሉት መሬዝን መጠቀምም ይችላል፡፡

ለረዳ የሚይገባው ነጥቦ ይግባኝ ወደ መሬዝን ተመልስ የነበረ ገበረቶ እንደገና ከመጀዘን ወጥቶ ለለለ በሌተና አገልግሎት ላይ በዚል የንበረቱ ተፈጥር ከስተካከት ወደ ቁጥር 30/2016 መቀኑ ነው፡፡

2.2. የመንግሥት ቅኑና ጽሑፍ አስተዳደር እናንሰ.

የገዢበና አካልና ልማት መሳሪያው የፈጸመው መንግሥቱን የግኝና ጽሑፍ አስተዳደር ሥርዓት የመዘርቷት ቤትናት ያለበት መንግሥታዊ መብት ስምም በላይ በከል ከሌሎች መንግሥታዊ መብቶች የሚቀበለውን የፋይናንስ ለፖርቶችን የማዋህድ ቤትናት የተጠለበት የሚነሳው መብት ነው:: በዘመኑ ምክንያት ለዘመኑ መሳሪያው መብት ተጠረ የሁኔው የመንግሥት ቅኑና ጽሑፍ አስተዳደር እናንሰ የዘመኑ ማንዋል ስራ ላይ መዋል በቅርቡ በከታተሉ መቋሚ ይሆናል:: ይህም የቋሚ ጽሑፍ አስተዳደር ሂደት ላይ በተለይም በመጀመሪያ ላይ በሚደረገው የቋሚ ጽሑፍ መዝገብ አዘጋጅቱ ላይ ለማግኘም ቅኑና ልማት መኖትና በመሰጣት ማንዋል እናኝ ወጥ ሆኖ መተማበና ይረጋግጣል::

በአጠቃላይ የቋሚ ጽሑፍ ዕቅድ ወቅትም ይህን ከዘመኑ በኋላ ከባለቤትነት፣ ለንበረቻዊ ወጪ ከመሰጣት እንዲሁም ከሌሎች ተካማዎች ተያያዥ ጽሑፍ የተያያዥ ሁኔታ ለመቋሙ ይችላል:: እንዲያዊ ተያያዥ ልማት የበለይ ቤትናን ወይም የፖርሉ አውጭነን አስተኛው ወሰኑ የሚጠይቁ ወይም የውጭ ተሸሱስና ባለመያወችን ተስተና የሚጠይቁ ለሆነ ይችላል:: እንዲሁ ያለትን ተያያዥ የመንግሥት ቅኑና ጽሑፍ አስተዳደር እናንሰ በቅለለ ለመተናገዙው ሲለማቻል በመንግሥት መብቶች አለማበብ የተደረገመን ተረት ለፈጸም ከመጀለም በለይ ልማት ወሰኑ ወሰኑም እንዲመስቀል ይረዳል:: እያንዳንዱ መብት ለማግኘም መብት ተያያዥ ሁሉ የፈጸም ሁሉ የሚጠናትን ቅኑና ለማስተናገድ የሚመጣው ወጪ ቁለል እይምም:: ይህን ማንዋል አስመልክቶ የሚሰጠውንም ሥልጠና በተሻለ መንገድ ለመስተካከል የሚችለውም ይኩው እናንሰ ይሆናል:: የቋሚ ጽሑፍ መዝገብ በሁሉም መብቶች ሁሉ በሙሉ ከተዘረዘሩ በኋላ ወሰኑ ለመውሰድ የሚጠቃው መረጃዎች ከቋሚ ጽሑፍ መንገድ ማጠቃላይ ላይ ማማናት ይችላል:: ለዘመኑ ስባል የዘመኑ ማንዋል መተማበናን በቅጥታ የሚመለከተው

የመንግሥት ጥናና የሚከተሉ አስተዳደር እናንሰ በማክበለው ይረዳ በይዘተባበር የተሻለ
ይሆናል::

ይህ ማንዋል አሁን በመንግሥት መ/ቤቶች ለማጻዣ ቁጥር 302ኛ የሚከተሉ አንቀጽ መስጠት
እንደማቻቸል ለመሽጢያዊ የሚሆን የአመራር ለመግኘት ይሆል:: ለቁጥር 302ኛ የሚከተሉ አንቀጽ መስጠት
ከፍተኛ ጥሩት ማድረግን ይጠይቷል:: ለአዲስ ቁጥር 302ኛ የሚከተሉ አንቀጽ ማስጠት ቅጂ¹
በይሁም በሥራ ለይ ለሌ የሚከተሉ የሚከተሉ አንቀጽ መስጠት ቅጂ ተስፋ ለሥራ እናንሰ:: ይህም
ከሚነበት ምክንያቶች አንቀጽ ለቁጥር 302ኛ የሚከተሉ አንቀጽ መስጠት የአከሰተር ልዩ መያዥ
ደንብናን ለለማሳ ለሆነ እንደነበሱ ያለትናን በለመያዥ በእያንዳንዱ የመንግሥት መ/ቤት
መቅጫና ወጪዎን አላማዎን ለለማያዝናው በመንግሥት ጥናና የሚከተሉ አስተዳደር እናንሰ.
የሚከተሉ አንቀጽ መስጠት ቅጂ ወደና ነው:: እነዚህ በለመያዥ በማቅጫናበት ወቃት
ለማሩት የሚገባው የሥራ ድርሻ ከዚህ እንደማካተሉው ለሆነ ይቻላል::

1. በማንዋል ወሰኑ የተጠቀሙው የወጪ አስተዳደር እና በተግባር ለተረካም በቅርቡ
በመሆኑ ይቀጣል::
2. ለተለየ የንብረት ዓይነቶች የሚያስችሉ አይወምናን ያጠናል::
ይከልሳል:: መመሪያዎችንም ለመንግሥት መ/ቤቶች ያስተላልቷል::
3. መ/ቤቶች ከቁጥር 302ኛና የሚከተሉ አንቀጽ መስጠት የሚያስችሉ አይወምናን ያጠናል::
ለማቅጫናበት ወቃቱ መኖትኩ ይሰጣል::
4. የመንግሥት መ/ቤቶች በሆት ያለቸውን ቁጥር 302ኛና በሚሰጠበትም ይሆን
በማያስወግዙበት ገዢ በወጪ ገማቶች ከሚች የተስጠት ወቃቶች ተከከለኛ
በለመሆናቸው ያረጋግጣል::
5. ለመንግሥት መ/ቤቶች በማስለው የወጪ አተማሙን እና እና ተከናወነ ለልጠናወች
ለይ ይሰተናል::

የዚህ ዓይነቱን ተጨሂነና በታች መኖር በቀመጥው ለቁጥር 302ኛ የሚከተሉ አንቀጽ የመስጠት
ቍቃና የተስጠውም የሚከተሉ አንቀጽ መመዘኛው በተሳካ ሆኖታ እንዲጠናቀቁ

የሚያስቀል ስ.ምን ለመደረቱ በአክናዋል ላይ የተመሠረተ የአዲስ አደባባይ አዲ በሥራ ላይ
ሰውል የቁጥር ၃၀၂/ቁጥር ၃၀၂ ውጤ በአዲስ መዝገብ ለማከተት መንገዶች ያመቻቸል::

2.3. የመንግሥት መ/ ቤቶች የቁጥር ၃၀၂/ አስተዳደር የሥራ ክፍል

ጥንቃው እንደን የመንግሥት መ/ቤቶች ደርጅታዊ መዋቅር እንዲ ካለለው በሌሎችም በሁሉም
ዘንድ ቁጥር ၃၀၂/ን በጀትነት የሚያስተካድር ክፍል መኖር ይኖርበታል:: የእነዚህ ክፍለው
የሥራ መዘርዝር እንደሆነ እንደ መ/ቤቱ ደርጅታዊ ተፈጥሮና መዋቅር ጥያቄ ይለያል::
ዘቅተኛው የሥራ መዘርዝር ገን ከዚህ ቤቶች የተጠቀሰውን ይመስላል:: ይህንንም የሥራ
ደርሻ በሁሉት ወቂቶች ክፍለው ማየት መቁጥር ይመስላል::

የመጀመሪያው አጠቃላይ የንብረት ቁጥር ወቂት (ICC season)

ይህ ማንዋል በሥራ ላይ በሚመለበት ገዢ አሁን ያለው የቁጥር ၃၀၂/ አስተዳደር ሥርዓት
መለዕጥ ወይም መሽከል ይኖርበታል:: የማንኛውም ቁጥር ၃၀၂/ ታሪክ ሁኔታ እና ውጤ
በዘርዝር መመዘገብ አለበት:: ይህ ሂደት ደንብ ከባድና ልማት ሥራ ይጠይቷል::
በመጀመሪያ ዕቅድ ማውጣት ከዚያ በዕቅድ መሠረት በየመ/ቤቶች የሚገኘትን ቁጥር
၃၀၂/ቁጥር መቁጥር ይጠበል:: እንደ አጠቃላይ ቁጥር ከተከናወ በቃሉ ለእያንዳንዱ ለተቆጠረ
ንብረት ውጤ ለመስጠት ተረት ማድረግ ይጠናል::

የቁጥር መስጠት ሥራ ቁል ሲሳይሱ የየመ/ቤቱ የቁጥር ၃၀၂/ አስተዳደር ሥራ ክፍል
ሠራተኞች በቃሉ ለሰው ለሰማይቸል ተጨማሪ የሰው ዝርዝር ከሁሉም የሥራ ክፍለው
ማስተባበርና ከሰራተኞች በከንተሸት ሠራተኞች መቁጥር ለይሰራልን ይችላል:: በዚህ ገዢ
የመ/ቤቱ የቁጥር ၃၀၂/ አስተዳደር ሥራ ክፍል ማና ከዚህ እንደማከተለው ይመስላል::

1. ሥራውን በተቀለጠና በአገባብ ለማከናወን ያችል፡ ይመራል፡ ያስተባበራል፡ ይቆጣጠራል፡ ሥራውን በውቅቱ በቅልጥፍናና በአገባብ ለማከናወን የሚያስፈልገውን የሰው ጉዳል/ ጉዝብ/ ጉበት (ሮብር) ያስቀበበል፡
2. ለእያንዳንዱ በሥራው ለይ ለተመደበት በድኅቸው የሥራ ድርሻቸውንና መለሳቸውን ይመከናል፡ የሥራ እንቅስቃሴቸውንም ይከታተላል፡ ድጋፍም ይሰጣል፡
3. እያንዳንዱ ሥራ የሚጠናቀበበትን የመጨረሻ ቅን ይመከናል፡
4. የቁጥር 30/2016 ቁጥር 1.2. የሚከተሉት ሥራውን የሰው ለሰነድ ሲሆን የሚከተሉት ሰነድ የሚከተሉት የቁጥር 30/2016 አስተዳደር ሥራ ክፍል መደበኛ የአስተዳደር ሂደት ወሰጥ ይገባል፡፡

መደበኛ የአስተዳደር ወቅት፡

አጠቃላይ ቁጥር 1.2. የሚከተሉት ሰነድ የሚከተሉት ሥራውን የአስተዳደር ሥራ ክፍል መደበኛ የአስተዳደር ሂደት ወሰጥ ይገባል፡፡ በዚህ ወቅት ሥራ ክፍል ለኖረው የሚገባው አንስተኛው የሥራ ድርሻ ክፍል የሚከተሉትን ይይዛል፡

1. የሙ/ቤቱን የቁጥር 30/2016 ሁኔታ ከግንዘብ በማስተካት ጉበቱ ቁልጥሩ በዚን ሁኔታ መያዝናን ለማረጋገጥ የሥራ ክፍልን የሥራ እንቅስቃሴ ያችል፡ የሰው ጉዳል/ንግድ ያደረጋቸል፡
2. የሥራ ክፍል የሥራ እንቅስቃሴ በእቅዱ መሠረት መተግበናን ያረጋግጣል፡
3. በመንግሥት መ/ቤቱ ባለቤትነት ሰር ለማገኘት ቁጥር 30/2016 ቁጥር 30/2016 መሰረጃዎች መገኘቸውን ያረጋግጣል፡

4. ቁጥር 30/2014 በተጠቀማቸው ስም ከመታወሻ በሚውጭበት ጊዜ ይከው የሥራ እንቅስቃሴ ታርከ-ንግሮ መግለጫ በቁጥር 30/2014 መዝገብ እና ተቀጽለ ፈከርድች ላይ እንዲመዘገበ ያደርጋል፤
5. የገልጻ ቁጥር 30/2014 ወደ የአገልጻ ስቶች መታወሻ ሲመለስ ይከው የሥራ እንቅስቃሴ በቁጥር 30/2014 መዝገብ እና ተቀጽለ ፈከርድች ላይ እንዲመዘገበ ያደርጋል፤ የንብረቱም ሆኖታ በትክክል መጠቀስና ያረጋግጣል፤
6. ዓመታዊ የቁጥር 30/2014 ቀጠሌ ያደርጋል፤ ቀጠሌው-ንግሮ ከመዘገብ ጋር ያመሳከራል፤ ልዩነት-ም ከተሸጠረ አስፈላጊውን እርምጃ ይመለዋል፤
7. የሀ-ሳ-ንግሮ የተሰጠውን ቁጥር 30/2014 እርምጃ ቁናሽ ያሰላል፤
8. ባንባታው አልቀ 30/2014 ሥራ ላይ በሚውልበት ጊዜ ለግንባታው የወጣው ወጪን አጠራቸው በቁጥር 30/2014 መዝገብ እና በተቀጽለ ፈከርድች ላይ እንዲመዘገበ ያደርጋል፤
9. ዓመታዊ የቁጥር 30/2014 መግለጫ የዘመናል፤ የዘመናው አንድ ከተ ለተሳሳቢ ክፍል ያስተላለፈል፤
10. የዋጋ ሰጪ ከሚታወች የሚጠቀሙትን የዋጋ አስጥጥ ሥርዓት ተከኔካ እና መመራያወች አስቀበበ ያስቀምጣል፤ አስፈላጊ የሆነው-ንግሮ መረጃ ለከማቻው ይሰጣል፤
11. የፋይናንስ ምንጻቸው ከበደት፤ ከእርምጃ፤ ከስጠታ፤ ወዘተ፤ የሆነት-ን በሙሉ በቁጥር 30/2014 አስተዳደር ሥርዓት መሠረት በጥቅም ላይ የለ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤
12. የንብረቱ አስተዳደር ሥራ ክፍል መረታዊ ንብረት በቁልጥፍና እንዲያስተዳደሩ ተጠለውን ሥልጠና እንዲያገኘ ያደርጋል፤

ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት የቁጥር 30/ት አስተዳደር ሥራ ክፍል ለሰራተኞች ከሚገባው የስራ ቅልዕኑት ወሰኑ ጥቁቶች ለሆነ እንደሆነ/በቱ ተፈጥሮ እና የቁጥር 30/ት መጠን፡ የቅርንጫሪዎች እና የመርካቶች ፖ.አግራዳያዊ ስርጾት የሥራው መና ለመምር ይችላል፡፡

2.4. የመንግሥት መ/ ቤቶች ወጪ ገማሽ ከሚተወች

ለቁጥር 30/ት ወጪ የሚሰጠው በከፍተኛ ይረዳ የተለያየ ዓለማ ባለችው በሁሉት ምክንያቶች ነው፡፡ እንደኛው ወጪውን በቁጥር 30/ት መዝገብ ወሰኑ ለመመዘገበ ለሆን ለለው ይግባኝ እርም ታቦረቶች በሚሰጠበት ገዢ ለከጻራችና ተጻራችና ያልተካባ ወጪ ለማቅረብ እንዲታል ነው፡፡

የወጪ አስተዳደር ምክንያት የመጀመሪያው በሚሆንበት ገዢ በጣም የተማረና ተከከለኛ የሆነ የወጪ ገምት አያሳራልማም፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት በመመዘገበ የገንዘብ ፍስት ለለማይደርና በውጭቱም ከሚራ ለለማይደር ነው፡፡ በተጨማሪም በመዘገበ ወሰኑ በአነስ ወጪ በመዘገበ እንደን ታቦረቱ መሳሪ በመሳሪ የእርቃና ቤተመጋገጧ ማርጫ የተጣራ የመዘገበ ወጪ ለተቀወሙ ስት ከባድ ሥራ በመሆኑ ወጪ ገማሽ ከሚተወች ጥሩ ገምት የሚባል ከመገመት ባሻነር ተከከለኛ ወጪ ለማግኘት ተረጋችውን በቀጥሉ የተማረና የቁጥር 30/ት መዝገብ ለማዘዣ የተሰጠው ሥራ ግዢን ለመታ አይችልም፡፡

ለየንብረቱ ወጪ የሚሰጠበት ምክንያት ሰያዊ ለማከናወን ለሆን የሚሰጠው ታቦረት ከወጪው በታች በመዘገበ በገንዘብ ፍስቱ ለይ ከሚራ ለያዘዝኩል ይችላል፡፡ በመሆኑም ለሰያዊ ለተዘረዘሩት የቁጥር 30/ት ወጪ የግምት ወጪ በሚሰጠበት ገዢ ተንቃቄ ማድረግ ይገባል፡፡

የመንግሥም ወጪ ለመሰጠት ከተለያየ ሥራ ክፍልዎች የተወጣው ለራተኞች ያለበት ከሚተመለያም ይኖርበታል፡፡ ይህም የንብረት አስተዳደር ሥራ ክፍል የሚከናወልውን የእውራር

ዕውቅት ለማሰብበ ይረዳዋል:: በተለያም ከፌይናንስ እና ከጋራ እና ከምህንድና የሥራ ከፍል
የሚውከለው ማረጋገጫ ሆኖም በኋና ይመከራል:: ከንበረት አስተዳደር ሥራ ከፍል
የሚውከለው ለው ከሚችውን ይሰብበል:: ከሚችውም ዝላሬነቱን እንዲወጣ ከትትል
ያደርጋል:: የውሳጥ አዲት የሥራ ከፍል የከሚችውን ስራ መርማሽ እንደመሆኑ መጠን
የከሚችው አባል መሆኑን የሰበትም ::

የቆማ ገበየትን ውጤ በቆማ ገበየት መዝገብ ላይ ለመመዘገበ በሚፈልግበት ጊዜ የዋጤ ገማቶ
ከሚች ለኋናው የሚገባ ተቀተናው የሥራ ዝላሬነት ከዚህ እንዲማከተሉው ነው::

1. የታችውን ለመገመት ከቆማ ገበየት አስተዳደር የሥራ ከፍል ገበየቶች በግዢነት
የተዘረዘሩበበትን አርዝር ይረከበል::
2. ለቆማ ገበየቶች ውጤ ለመሰጠት በዚህ ማንዋል ወሰኑ የተጠቀሙትን ተክናዎች
ሥራ ላይ የውሳል::
3. በዚህ ማንዋል ወሰኑ የተጠቀሙት ተክናዎች ለዋጤ አስጠጠ ተስማማ ሆነው
በይንተ ከሚችው ሌላ ተቀባይነት ያለውና አሳማኝ የሆነ መንገድ ለከተል
ይችላል:: በዚህ ጉዳይ ላይ የመንግሥት ገዢና ገበየት አስተዳደር እጅንስ
የለውን የተጨረሻነት መያዣ ይጋፍ ማማሪት ይችላል::
4. ሪፖርቱን በማጠናቀር ለመ/ቤቱ የቆማ ገበየት አስተዳደር የሥራ ከፍል
የቀርበል:: የቀረበው አስተያየቶችም በሥራ ላይ ለለመዋጥው ከትትል
ያደርጋል::

የዋጤ ገማቶ ከሚች አባላት ቅጥር በይንስ ማስተካከል በዚህ ከአዋስት እንዲይበልጥ ይመከራል::

3. የመጀመሪያው አጠቃላይ የንብረት ቁጥርና የመዘገበ ማዘጋጀት ሂደት

የመጀመሪያውን አጠቃላይ ቁጥርና መዘገበ የማዘጋጀቱ እንዲሆም መረጃውን የማማረጋገጥ ሥራ ይህ ማንኛል ሥራ ላይ እንደዋለ መጀመር ያለበት ውኅው የሥራ እንቅስቃሴ ነው:: በዚህ ክፍል ሰላ ኮንፈት ሥራዎች፣ የራከርድች ዓይነት እና መደረግ ስለሚኖርበት ጉዳይ ማብራሪያ ይሰጣል::

3.1. በሥራ ላይ ያለ ቁጥር የንብረቶች

በሥራ ላይ ያለ ቁጥር የንብረቶች በእያንዳንዱ ምራታዊ ተቦች ሰር የሚገኘትንና ለጋራ አገልግሎት የዋሳትን ሁሉ ያጠቃልለል:: ለምሳሌም ከምጥረተሬች፣ ወንበሮች፣ መረጃዎች እና መደርጋዎች በቀላሉ በእያንዳንዱ ምራታዊ ተቦች ሰር ተለይተው ለታወቁ የሚችሉ የንብረት ዓይነቶች ሰሆነ ሰለመና እንደ ሲጋድ መከናዸ ማሽነዎች ያለት ይገባ በሥራ ክፍል ይረዳ ካልሆነ በስተቀር በየትናው ምራታዊ ቁጥጥር ሰር እንዲለ ለመለየት የሚያደግባቸውን የንብረት አይነቶች ዓይነ::

የመጀመሪያው አጠቃላይ ቅጂዬ ሂደት በዚህት ይረዳዎች ይከፈልል:: እነዚህ::

1. ከቅጂዬ በፊት

1.1 ቅጂዬው የሚጀመርበትን ገዢ መወሰን::

1.2 ለወሰኑ አዲት የሥራ ክፍል ቅጂዬው የሚጀመርበትን ገዢ ማሳወች - እነዚህ ቅጂዬውን በቅርቡ ይታዘዘሩ:: ሂደቱም የተቀለጠል እንዲሆን አስተያየት ይሰጣሉ:: የገዢ የንብረት ቅጂ በቅጂዬው ወሰኑ በቅጥታ መሰተና አይኖርባቸውም::

1.3 ቅጂ:: የተቆጠረውን የሚያረጋግጣ እና ተቆጠጠል በድጋፍና ማደራጃቸት - እያንዳንዱ በድጋፍ በያዝነት ስነት አባላት ለኋይት ይገባል:: ከመከከለቸውም የልቀውን ባይኋላ ሁኔታ የሚያውቁ መኖር ይገባቸዋል:: የከማቻው በሆት እንደ የሙ/ቤቱ ስፋት፣ የቦታ አቀማመጥ እንዲሆም የሚቀጠሩት ቁጥር ገዢቶች የተወስኑበት መሆን አለመሆን ይወስናል::

1.4 በቅጂዬው ለተሳተኝና ለማመለከታቸው ሁሉ የቅጂዬውን መመሪያ በጽሁፍ መሰጠት::

1.5 በቅጂዬው ለማሳተኞች ማረተኞች አይኖር መግለጫ መሰጠት::

1.6 አስፈላጊውን የቁጥር ገዢ ቅጂ:: የመመዝገበው ካርድ:: በተጠቀማለው እና የሚገኘን ቁጥር ገዢ መቆጠረው ካርድ እንዲሆም ለሌሎች አስፈላጊ የሻጠራት መማረዥ እና ቁልፍን ማዘጋጀት:: ለቀጥጥር እንዲያመች የቅጂ ቁልፍ በቅድሚያ ተከታታይ ቁጥር የተሰጣቸው መሆን ይኖርባቸዋል::

1.7 የአገልግሎ ሲቀ኏ቸ መጋቢት ገዢ መሆን ይኖርበታል:: ዕቃዎች በማግበ መጽርእር ይኖርባቸዋል:: ከዚህ በፊት የአገልግሎ ሲቀ኏ቸ መጋቢት ይልተቻቻው ከዚህ አሁን ማዘጋጀት ይሰራል:: ከዚህ ለይ የግድ አካል መጋቢት መገኘት የለበትም:: በጊዜው ይለውን በማብቻቻቸት:: ይለውንም መጋቢት ለሆነት በመከፈል ማዘጋጀት ይችላል::

- 1.8 በሙ/ቤቱ ገበ. ወሰኑ በሙከተውር በማንኛው ተብቂ ስር ያልሆነ ቁጥር 30/2016 ከተገኘ በለው አመራር መሠረት ወደ መጋቢት መመለስ ይገባቸዋል::
- 1.9 እስከተቻለ ይረዳ ቅጠራው እስከሚጠናቀቁ ቁጥር 30/2016 ከተገኘ ከመጋቢት አይኖርባቸውም::
- 1.10 የሚከተሉ ወገን ቁጥር 30/2016 በግብዬ ወሰኑ ከተገኘ ለበታች ተለይተው መመዘንበ ይኖርባቸዋል::
- 1.11 ለረክመ በእካባቢው የለለ የሙ/ቤቱ 30/2016 ለማሳሌም በጋራሽ ወይም በሥራ ላይ የለ መከተል በቅጠራው ወሰኑ የሚከተቱበትን መንገድ ማመቻቻት ያስፈልጋል::
- 1.12 ምናልባት ገዢያዊ ማረተቻቸው መሳተፍ በናርባቸው እስፈላጊው መግለጫ ለሰጣቸው ይገባል::

2. በቅጠራ ወቂት

- 2.1 ቅጠራው እስከሚጠናቀቁ ይረዳ ቁጥር 30/2016 ከተገኘትን ከመጋቢት ማውጣት ማቆም ከልተቻለም የሚመጠት 30/2016 ሁሉ በቅጠራው ቅጽ ወሰኑ መመዘንበቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል:: ቅጠራው ከተቻለው በቻለ ወጪ የሚደረገ ቁጥር 30/2016 ሁሉ በተለያ ነርዝር መያዝ የሚገባቸውና ነርዝሩም ቅጠራውን ለሚከታተለው ለቁጥር 30/2016 እስተካደር ክፍል መለከ ያለባቸው መሆኑን ለመጋቢት ክፍል መመራያ መሰጠት ይገባል::
- 2.2 የቅጠራው ቅጽ በሁለት ከተ ተዘጋጀቶ በግልጽ የእጅ ዓይነ የፊቃዬ ነርዝር መግለጫ በሁለም ዓይነት ላይ መሞላት ይኖርበቸል (ለኋመና የቅጠራ ቁጥር ቅጽ (FACS) ቅጽ 1 ዓይነት ይመልከቱ)::

2.3 በቅጣሪ በድጋፍ መከተል ቅጽሑት መኖሩንና ሁሉም ቁጥር ጽብረቶች መቆጠሪዎን
ማረጋገጥ ያስፈልጋል::

2.4 በቅጣሪው ቅጽ ለይ በተተወቀው ክፍት በታ ለይ የንብረቱን ሆነታ - ጥሩ፣ የተሳይ፣
የተበለሽ በማለት መግለጫ ያስፈልጋል::

2.5 እያንዳንዱ ጽብረት መቆጠር ስለሚኖርበት የታዕን ፖክምት በኋና እንደን በመከራከት
ቆጥር ማረጋገጥ ያስፈልጋል::

2.6 የቅጣሪ በድጋን አባላቸና ተቆጣጣው እያንዳንዱን ቅጠሪ የተከናወነበትን ቅጽ
መፈጸም ይገባቸዋል:: በመጨረሻም የቅጥር ጽብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ዘላፊ
ትኩስለኛነቱን አረጋግጣ ይረርማል::

2.7 ቅጠሪው ሁሉም ጽብረት ስለሚያጠቃልል የሚሰተኝ ወገን ጽብረት ተገኘቶ ከተቆጠረ
ለወደፊት ተጊተና እንዲያገለግል በቅጣሪ ቅጽ ለይ ተለያቶ ይዘሩል::

2.8 ተኩስለኛው ቅጠሪ የተካሂደበት ቅን በቅጽ ለይ መሰራር ይኖርበታል::

2.9 የተቆጠረውን በተጠቃሚያዎች እና ከሚገኘ ቁጥር ጽብረቶች መቆጠሪያ ካርድ ወር
ማስተያየት፣ ልዩነት ከተገኘው እንደገና መቆጠርና ተኩስለኛነቱን ማረጋገጥ
የስፈልጋል::

2.10 ቅጠሪው ተኩስል መሆኑንና መመሪያዎችንም በጥብቃ በማከበር የተከናወነ
ለመሆኑ የቅጣሪው ተቆጣጣውን የቅርቡ ክትትል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል::

3. ከቅጻራ በጀት


- 3.1 ለቅጣይዎች የተሰጠ የቅጻራ ቁጥር ህ/ሮ የተበለሽነው ጥምር ከቅጻራ በጀት
መመለከ ይኖርባቸዋል::
- 3.2 የቅጻራ ቁጥሩን ሁሉ ማረጋገጥ፣ ያልተማረለትን መማረለት፣ ከዘመኝ በቅድማሪ
ቅጣይዎችና ተቅጣይዎች በቅጻራ ቁጥቱ ላይ ከፈረሙ በጀት በቅማት ገበያ አስተዳደር
የሥራ ክፍል ዘላፊ እና በአንድ ተረጋግጧ ይፈጸማል::
- 3.3 አገልግሎት ለሰጠ በማይቻልበት ሆኖታ ላይ ያለ ገበያ ቁጥር ከርክሬቶው ከተዘረዘ
በጀት ገበያዎን ወደ አገልግሎ ስቶከኩ መዝካን እንዲገቡ መድረግ ያስፈልጋል::
- 3.4 በሥራ ላይ ያለ ቁጥር ገበያዎን ለለውችም ውጤቶው ተንሽም በሆነ እድሜዎችው ግን
ረጅም የሆነ ላቀዎችን በተጠቀማቸዋች እና በማገኘ ቁጥር ገበያዎች መቆጣጠሪያ
ካርድ ላይ መመዘገብ ያስፈልጋል:: (ለኋማና በተጠቀማቸዋች እና ላይ የማገኘ ቁጥር
�በያዎችን መቆጣጠሪያ ካርድ (UC) ቁጥር || ፩ ይመልከቱ::)
- 3.5 ቁጥር ገበያዎች በሙሉ በቅማት ገበያዎች መዝካን ላይ መመዘገብ ያስፈልጋል::
(በቅጥያ ዲ/ሮ የቅማት ገበያዎች መመዘገብያ ካርድ (FAR) ፍመናን ይመልከቱ::)
- 3.6 ቁጥራው እንደት እንደተከናወነ፣ ከጥቅም ወጪ የሆነት ገበያዎች ወደ መዝካን
ስለመመለከቶው፣ ገበያዎች በ“የሳ” እና በ“ኅር” ላይ ሲለመመዘገበዎችው የሚገልፅ
ሬፖርት ለመ/ቤቱ የበላይ ዘላፊ እና ለውስጥ እናት መቆረብ ይገባዋል:: ሬፖርቱ
የተከናወነትን ተማሪዎት፣ ያጋጠሙ ችግርዎንና መጽት-ሐይዎችን እንዲሁም
የሙ/ቤቱን የበላይ ዘላፊ ችግሮች የሚሰው ችግርዎች ከመቆማት መጽት-ሐይዎች ይጠብቃል::

3.2 የ “የሰ.” እና የ“ፌር” ፊይል አያያዝ ሥርዓት

የእነዚህ መሠረታዊ ሌሎች አያያዝ የሚከተሉትን በሙከተል ይፈለማል::

1. በሙ/ቤት ወሰኑ ያለ አያያዝ የንብረት ተጠቃሚ እና “የሰ.” ይኖረዋል:: እና በቀ ካልሆነ ከመጀመርያው ጋር የሚታሰር ተጨማሪ “የሰ.” መጠቀም ይታላል::
2. አያያዝ የቆጣጠሪ ጉባኤ ተጠቃሚ መለያ ቁጥር ይሰጣውል:: የተጠቃሚው መለያ ቁጥር ከሚያረጋገጥ የመንግሥት መ/ቤት የተሰጠው የመታወቂያ ይዘጋጀል:: በሙያኑም የቀበሌ:: የሙከና መንሻ ልቃድ:: ወዘተ መታወቂያ ይዘጋጀል:: ለዘመኑ ተግባር በሙታወቂያንት መጠቀም አይቻልም::
3. የተጠቃሚው መለያ ቁጥር በ“የሰ.” ለይ ይዘሩል:: ተጠቃሚው አገልግሎት በሚፈልጉት መቀት እስ/እሳ የሙለያ ቁጥርታውን ይዘው ይቀርበል:: ይህም “የሰ.”ው በቀሳለ እንዲገኘ ይሰጠል::
4. “የሰ.”ው የሚጥለው ከታች በታየው ሁኔታ ሆኖ በከርድቱ ወይም ለተጠቃሚው በተሰጠው የሙለያ ቁጥር ቁልፍ ተከተል ነው::

ሁል 2. የተጠቃሚው የፌይል ክርድ ሥርዓት




ለ“ፌር” የሚዘጋጀው የፌይል ሥርዓት የንብረት እና ለአያያዝ ጉባኤ ምድብ የሚሰጠውን መለያ ቁጥር መሠረት ተደርሱ ነው:: ከመቆይበያው ቁልፍ በለት ከፍልው እናደተገለጹው ነው:: እነዚህ ከዚህ በታች ቅርቡዋል::

<u>የአዲብ ጥናብ</u>	<u>የአዲብ ካድ</u>
ተሽከርካሪዎችና ለለም ለመንግሥት የሚውሉ ተሽከርካሪዎች	4521
አውጭታላች፣ ዝልባዎች፣ ወዘተ.	4522
ጥንት እና ማሽነዎች	4523
ወታደሏዊ ቁሳቅዎች	4524
የመኖሪያ ስንጣዎች	4525
የመኖሪያ ያልሆነ ስንጣዎች	4526
መሠረት ልማት	4527
ለወታደሏዊ አገልግሎት የሚውሉ ስንጣዎች	4528
ለቀሳቅዎና ተግባራማማዎች	4529
የቀም ከበቃቻና የመንግሥት አንሰሳት	4530
የበር ዕቃዎች	4531

በዚህ ወሰኑ ለእያንዳንዱ የንብረት የመኖሪያ የተለየ ክፍል ይዘሩዋል፡፡ ክርክቱ በጥሩና
አስተማማኝ ሆኖታ እንዲጠበቀ ሲጥኑ ከእኔጠት ወይም ከበረት የተመራ በሆነ
ይመረጥል፡፡ እንዲሁም በቀሳቅ ለማግኘት እንዲታል የሚከተሉው ሥዕል የ“ፋር”
ክርክቶ የፋይል ሥርዓትን ያሳይል፡፡

ሥዕል 3 - የ“ፋር” ክርክቶ የፋይል ሥርዓት



እንደአማራዊ በተለይም የ“ፌ.ሮ” ካርድና ቁጥር አነስተኛ በሚሆንበት ገዢ ተመሳሳይ የሆነ
አቀራረብ (ዘዴ) በመጠቀም ካርድዎን በበከለ ፍ.ቁል ወሰኑ ማስቀመጥ ይችላል::

ከላይ ለተጠቀሰው ለእያንዳንዱ ስብሰብ የንብረት ማጠቃለያ ይዘዋል:: ማጠቃለያው
እንዲት እና በግዢ መንገድ እንደሚዘጋጀኝ ይዘቱን በተመለከተ በተከታይ ክፍለው
ይዘጋጀል::

3.3 በመጠዘን ያለ ቁጥር 30/2016

በመጠዘን ወሰኑ ያለ ቁጥር 30/2016 ገዢ ጥቅም ለይ ያልዋል ወይም ጥቅም ለይ ወለው
የተመለሰ ዓይነ:: እነዚህ ቁጥር 30/2016 የስቶክ ክፍል በመሆናቸው የሚተካደሩት
በስቶክ አስተዳደር ለማንኛ ነው::

3.4 በግንባታ ለይ ያለ ቁጥር 30/2016

በግንባታ ለይ ያለ ቁጥር 30/2016 ጥቅም ለይ ባለሙያለቸው በሆነ ለይ እንዲለት ቁጥር
30/2016 አይቀበናም:: ይህን እንዲ በመጠዘን ወሰኑ እንዲለ ቁጥር 30/2016 ዓይነትም
አይደለም:: ስለዚህ እነዚህ በተመለከተ ለይ አካሂይ ያስፈልጋል:: የሚከተሉት መከናወን
ይኖርባቸዋል::

1. በሂደት ለይ ያለትን የግንባታ ለሆወች መለያት::

የንብረት አስተዳደር ክፍል የግንባታውን ሂደት ለመከታተል የለፈነት ከሌሎች ወይም
በእንዲሁ ዓይነት ጥቅም ለይ የተማለ መረጃ ከሌሎች በመ/በፋይ ለር ለለ

ለማመሌከታችው ለሁሉም የሥራ ክፍልዎች በሂሳት ላይ ስላለ ግንባታውኝ የሚከተለውን
የያዘ ነርክር መረጃ እንዲሰጠ የሚጠይቷል ይበደብ መለከ ይኖርበታል::

1. የንብረቱ ዓይነት (አንቀጽ 4፡ ቁጥር 5፡ መንገድ፡ ወዘተ.)፡
 2. የሚገኘበት በታ፡
 3. ባለቤትነት፡
 4. ግንባታው የተቋሙለበት ቀን፡
 5. ግንባታው የተመናቀቀበት ደረጃ (በመቶች)፡
 6. ግንባታው ይጠናቃቃል ተብሎ የሚጠበቅበት ጊዜ፡
 7. ግንባታው እስከሁን የፈጸው ወጪ፡ ካልሆነም ባሻነት ወጪው፡
 8. ሥራው በሥራ ተቋራዊ የሚያሸሩ ከሆነ የካንተራቱ ወጪና እስከሁን የተፈረገ
ከፍያ፡
 9. ከላይ የተጠቀሰትን ነርክር የሚደግኝ ስነጋጀ፡፡
2. ነርክር በግንባታ ላይ ያለ ቁጥር 30/2016 ማጠቃለያ ሰነጠረዥ (በቅጥያ IV ላይ
በግንባታ ላይ ያለ ቁጥር 30/2016 ማጠቃለያ ሰነጠረዥ (FAUCST)-ተሰጥቷል) ላይ
መጠቃለል ይገባቸዋል፡፡ ይህ ሰነጠረዥ በመ/ቤቱ ወሰኑ ባለ የንብረት እስተዳደር
የሥራ ክፍል ወሰኑ የሚቀመጥ “መግራንድ ሪፖርት” ነው፡፡ ከዚህ በፊት ክፍል
የንብረቶችን ሲፈት መከታታል እስበት፡፡

4. የንብረት መለያ ቁጥር ስለመሰጣቸው በጥቅም ሌይ ባለ ቁጥር ንብረቶች ሌይ የሚሰነድሶን ስለማድረግ

የንብረት መለያ ቁጥር “ጥን”

Nብረት መለያ ቁጥር - ስሜ እንደሚያመለከተው የንብረቶችን በሌሎች ሆኖታ
ለመለየት ይጠቀማል፡፡ የንብረቶችን “ይህ ወንበር የመንግሥት የንብረት ነው፡፡
በአሁን ገዢ በመንግሥት ማሽና የንብረት አስተዳደር አይደለም ፍይናንስ የሥራ
ክፍል በአዲስ አበባ ወሰኑ አገልግሎት በመሰጣቸው ሌይ ይገኘል፡፡” በሚል ለመለየት
በጥናር የንብረቱን በማግኘት ለመለየት አያዝቸልም፡፡ ስላዘጋጀው ተግባራዊ ለሆን አይችልም፡፡
በመሆኑም ምክንያቶች ለመፈጸም ለመለየት ለሚገኘ ለመለየት አያዝቸልም፡፡ ይህም
በቀሳጭ ለማግኘትና በቁጥር የንብረቶች ሌይ ያለትንን መረጃዎች ለመተንተኑና ለማጠቃለል
ያግባል፡፡ በንብረት መለያ ቁጥር አስተዳደር ፍልግል፡፡ ቁጥርቸው እና ለሌሎች ጥቅም ሌይ
ይውለሉ፡፡

ለእትዮጵያ ሂደራለለው መንግሥት የንብረቶች መለያ ቁጥር ለሰጥ የሚከተሉት
መርመዋች በተግባር ይውለሉ፡፡

1. በፈልጋዕስ መንግሥት ለመፈጸም ለሚገኘ ለመተካቃቄ ሆኖ የሚገኘ ለመተካቃቄ የንብረቶች
በታችውን እንደን በለውጭ በቀሳጭ ለታችው/ ለሌሎች ይገባል፡፡
2. የቁጥር የንብረቶችን አስተዳደር ለመፈጸም የሚሰናል ተረት አሁን ያለውን ቁጥር በቁጥር
ከማስረጋገጧ ለለ አቀፍ በለውጭንና ልብርድና ማስተዋወቁና የቁጥር የንብረቶች ወጪ
በቅድናንስ የአዲስ አበባ ለመፈጸም ወሰኑ አገልግሎት መሠረት መጠል ነው፡፡
በየመ/ቤቱ ሲጋ ያለትን የንብረቶችን ለማጠቃለል የሚያስችል ወሆና (unified) የካድ

አስተዳደር ማንኛ በዚህ ማኑዋል ወሰኑ እንዲታገለው ለቁጥር ጽጋፈቶች ስብሰብ
አስፈላጊ ነው::

3. የሚከፈል የመለያ ቁጥር (PIN) ቁልፍ፡ የሚያስቀበሉ እና የመለያ ቁጥር መሆኑ
አለበት::

እነዚህን መሠረታዊ መርሆዎች ግምት ወሰኑ በማስገባት፡ የመለያ ቁጥር መቀበር
የሚከተለውን ይመለሳል::

ጥናት የመለከታል	የመ/ቤቱ ክድ	የቦቃት ጥናት ክድ	የሚከፈል ቁጥር ጥናት ክድ	የተመራበት ወይም የሚከፈል ትዕስ ቁጥር ክድ	የቦቃት ክድ	የሥራ ክፍል ክድ	የሚከፈል አይ ክድ
Code	MOFED	101	4521	01	HO	FD	0001

የመ/ቤት ክድ - የየመ/ቤቱ ቁጥር ጽጋፈ ጽጋፈቶች የመ/ቤቱ ክድ እያተሰጣቸው መለያት
አለባቸው፡ በሚከተለው መሠረታዊ ቁጥር ለማሳሌም በገኘልማት ለመ የለ ጽጋፈቶች ገኘልማት
የሚለው ክድ ነው የሚለማቸው (የሚከተለው መሠረታዊ ቁጥር ለም በአዋጅ)፡ የትምህርት
ማኑስትርም ለመተን በአሁበርት ተማሪ በለው ይቆኔል፡፡ እንዲሆም ለለው ማኑስትር
መ/ቤቶችም በአሁበርት ሲማቸውን ይቆኔል፡፡ እነዚህ ክድ የመ/ቤት ክድ በመሆኑ ተቀም
ለይ ይውለለ፡፡ እንደ ክፍተት ከተመረጋበ በቻለ፣ በዘላቂነት ተቀም ለይ መዋል ይኖርበታል፡፡

የቦቃት ቁጥር ክድ - ቁጥር ጽጋፈት በመንግሥት የካቴታል በቻለ ለገዛ ይችላል፡፡
እንዲሆም ክፍተት ለመመቻቸው በተገኘ ገዢዎም ለገዛ ወይም በስጠታ ለገዛ
ይችላል፡፡ እያንዳንዶን የእነዚህን ጽጋፈቶች ቁጥር - ክፍተት ለመመቻቸው
አካል መሆኑን - ለይቶ ለማረጋገጥ ምስት ቁጥር ተጨማሪ (የኢትዮጵያ) መጠቀሙ አስፈላጊ
ይሆናል፡፡ ይሻሻል ክፍተት ቁጥር ተስተካክለል፤

- ከዚሰቱ ቁጥር 7 የመጀመሪያው ጥብረቱ ከመንግሥት በቃት ወይም ካለለው ፍጤጌው ስለመገኘቱ የሚያመለከት ነው::

ለምሳሌ የመለያ ከድ ቁጥሩ 100 በሆነ ፍጤጌው መንግሥት ይሆናል:: የመለያ ከድ ቁጥሩ 200 በሆነ ፍጤጌው ጥብረቱ የተገኘው ካለለው ፍጤጌው ነው ማለት ይሆናል::

- ጥብረቱ የተገኘው በመንግሥት በቃት በሆነ የመጀመሪያውን ቁጥር መጥሪ ተከታታይ ሁሉት ቁጥር 101 ይሆናል:: ጥብረቱ ከመንግሥት በቀይነት የተገኘ በሆነ የካድ ቁጥሩ 102 ይሆናል:: ጥብረቱ ካለለው የመንግሥት ፍጤጌው የተገኘ በሆነ የመጨረሻው ቁጥር ይለውባል::

በተመሳሳይ ሆኖታ በበድርግ ይሆና በእርዳታ ገንዘብ የተገኘ ጥብረት የመጀመሪያ መለያ ከድ ቁጥሩ የሚፈጸማው በ 2 ስ.ሆነ ተከታታይ ሁሉት ቁጥር እርዳታ ለጠቃሚ ለመለያ ይውላል:: እያንዳንዶ የመንግሥት መሠረያ በት ጥብረቶች የሚገነዝርውን የገንዘብ ፍጤጌው የሚያመለከት ምንጠረሻ ያዘጋጀል:: የገንዘብ ፍጤጌው በየጊዜው ለጠቃሚ ምንጠረሻ እየተከተለበት ይቀጥላል:: ምንጠረሻ በሚከተለው አቅምን ይዘጋጀል::

የበጀት ምንጭ

የከድ ቁጥር

ከመንግሥት	100
የካተታል በቃት	101
በዓይነት የተወጣ	102
ከለሎች የመንግሥት አነስተኛ የተዘውሬ	103
መንግሥታዊ ካልሆነ አካል	200
አዲ ዘ. እ (IDA)	201
የ ኢን አኅ ቴ እ (UNFPA)	202
ደብዳሪ እች እ (WHO)	203
የ ኢሳ እ አዲ ዘ. (USAID)	204

ወዘተ.

የንብረት ምድብ ካል - ይህ ካል ለንብረቱ የሚሰጠው ያለበትን ምድብ መሠረት በማድረግ ነው:: ቁጥር 302ኛ ምድብ በዘመኑ ማኅዋል በከፍል አንድ የተገለበት ለመተዳደሩ እንደሆነ የሚከተሉት ፍቃድ::

የኢትዮ ምድብ

የኢትዮ ካል

ተሽከርካሪዎችና ለሎች ለመንግሥት የሚመለው ተሽከርካሪዎች	4521
አውርጥላቶች፣ ይልባዎች፣ ወዘተ.	4522
ጥንት እና ማሽነዎች	4523
ወታደራዊ ቁሳቁስት	4524
የመኖራሪያ ስንቀዱት	4525

የመናገሪያ የሰበት አንቀጽ	4526
መሠረት ልማት	4527
ለወታደሮች አገልግሎት የሚውሉ አንቀጽ	4528
ለቀሳቀስ ተግባራማች	4529
የቀም ክብጥና የመጋጌዎች አንቀጽ	4530
የበር ዕቃዎች	4531

ቁጥር 30/ት. አስተዳደር ማንዋል የመንግሥት ቁጥር 30/ት. አስተዳደር ማንዋል:: የመንግሥት ቁጥር 30/ት. አስተዳደር እናንሰ. ትርጓሜ ስራው ተጨማሪ የቁጥር 30/ት የመንግሥት ቁጥር 30/ት. አስተዳደር እናንሰ. ትርጓሜ ስራው::

አዲስ ስብሰቦችን ማዘጋጀት አስፈላጊ ሆኖ ለገኘ እናንሰው እና የመንግሥት ሂሳብ የሚሸፍል በመመከከር አዲስ የመንግሥት ሂሳብ እናንሰ ትርጓሜ ስራው ለማስቀመጥ የሚችል::

የተመራበት ወይም የንብረቱ 30-ሽ የመንግሥት ከድ - ይህ ከድ በየንዑስ የመንግሥት ቁጥር 30/ት. ለመለያት የሚያገለግል ነው:: ለምሳሌ “ቀሳቀስ ተግባራማች” የሚለው ሲለም አጠቃላይ የመንግሥት ቁጥር 30/ት የመንግሥት ቁጥር 30/ት ከፍለው ይገኘል:: በተመሳሳይ ሆነታ “ተሽከርካሪውና ለሎች ለመጋጌዎች የሚውሉ ተሽከርካሪውና” በሚለው አጠቃላይ የመንግሥት ወሰኑ ወሰኑ ተረከተር:: አውቶቡስዎች:: የቆኝና ማስወገጃ መከተል:: የአዲር መቆራረያና መግዳታ መከተል:: ወዘተ. በንዑስ የመንግሥት ተከተው ይገኘል:: ሰላዘሁ ለኢትዮጵያ የንብረቱ 30-ሽ የመንግሥት ሁሉት ቅጥርና (ክ.ፌ.ቁ.ቁ.) መሰየሙ ተጠለ ይሆናል:: እያንዳንዱ የመንግሥት መሥራያ በት. በንዑስ የመንግሥት ለማመራበት ለነዘሩ መሰላ የንብረቱ በመደረሻነት

የሚሰጠውን ቁጥርና የያዘ መንጋዜና (የፍርድ) ያዘጋጀል:: ስለ መንጋዜና (የፍርድ) አዘጋጅነት የሚከተሉው የሚከተሉበት ቁጥር::

የቁጥር ጽሑፍቱ ውስጥ ምድብ	የንብረቱ ውስጥ ምድብ ቁጥር	የተወራበት ወይም የንብረቶች ጽዕስ ምድብ	ቀጥር (ከድ)
ተሽከርካሪዎችና ለለው ለመንግኻ የሚመለከ ቁጥር	4521	- ቁጥራ ቁጥር	01
		- አዎችበት	02
		- የአዲር መቆራረምና	03
		መግዳጀ መከና	
		- ተረክተር	04

ንብረቱ የሚገኘበት በታ ከድ - ይህ ከድ ቁጥር ጽሑፍቱ የት እንዲለ ለመለየት ይጠቀማል:: ይህ ከድ የሚሰጠው የመ/ቤቱን እና ቁጥርንጂዬችን ይግራኝዋ አቀማማው:: የከልለዋ በርዕምና እነዚህን የመሳሰሌትን መሠረት አይደርም ነው:: እያንዳንዱ መ/ቤት ይህንን የአቀማማው ከድ የሚያደረጋቸበት የራሳ አመራር አለው:: የዚህ መሠረታዊ መርህ በመለያ ቁጥር አመካይበት ወይም አመራር የአቀማማው ከድ መኖር አለበት እና የዚህ መጠን ባህሪው በአነስተኛ ደረጃ መጠበቅ አለበት:: ከላይ በቀረበው የሚከተሉ ውስጥ ውስጥ ውስጥ በት.ን ነው:: እንበል መ/ቤቱ በተለያየ የአገራቱ ከተሞች ዓ/ቤቶች በጥሩት:: የአቀማማው ከድ ባህር ዓይ (BD):: ደረጃው (DD):: አዋሳ (AW) ... ወዘተ ይሆናል ማለት ነው::

የሥራ ክፍል ከድ - ይህ የሚመከለው መ/ቤቱ ባለበት በታ የንብረቱ የተቀመጠበትን ለይ በታ ነው:: ይህ ከድ ተግባራዊ የሚሆነው የመ/ቤቱን ደርሻታዊ መዋቅር በመጠቀም ነው:: የሥራ ክፍል ጽዕስን ክፍሎች ከለለ ወይም ጥቅት ከሆነ የሥራ ክፍል መለያ ከድ ጥቅም ለይ ይውለል:: ለምሳሌ የፋይናንስ የሥራ ክፍል እና ወ/ሮ ‘FD’:: የስው ሁባት ልማት የሥራ ክፍል እና ወ/ሮ ‘HRDP’:: ይህን እና የሥራ ክፍል ጽዕስን ክፍሎች በዘት ከሆነ:: በሥራ

ከፍለ ወሰኑ ያለውን 302ኛ በቀላሉ ለመለያት አስቻርሱ ይሆናል፡፡ በዚህ ምክንያት የንዑስን
ከፍለው ከድ ጥቅም ላይ ይመለል፡፡

ንዑስን ከፍለው በቻት ከፍልን፣ ገዢዎ በትን፡ “ጀኔራል አካውንት”ን እና “ጥርጋነት
አካውንት”ን ያካትታል፡፡ ከዚህ አንፃር ጥቅም ላይ የዋለው ከድ የፈጸድንስ የሥራ ከፍልን
ደትን ለማመልከት ከሆነ፣ 302ኛን መለያት የማይችል እንደን ባይሆን ጊዜ የሚመስፍ ነገር
ነው፡፡ ሰላዘሁ “ከድ” ጥቅም ላይ መዋል ያለበት የተናጠል ከፍለውን ማለትም “BG” በቻት
ከፍልን፣ “TR” ገዢዎ በትንና የመሳሰለትን በቀጥታ ለማመልከት መሆኑ አለበት፡፡ የዚህ
መሬ ተሳቢ (መሬቱ ተሳቢ) እያንዳንዱ የመንግሥት መሥራያ በት የራሳ የሥራ ሂደት
ወይም ከፍል ከድ እንዲያረውና ከዚያም ይህ ከድ ለረፈም ጊዜ በዘላቁነት እንዲያገለግል ነው፡፡

የንብረት ልዩ ከድ - ይህ ከድ የሚያገለግልው ልዩ 302ኛን ለማመልከት ነው፡፡ በተጨማሪ
ከዚ የንብረቶችንም ቁጥር (ከዚ የንብረቶችንም በዘት ያመለከታል)፡፡ ከዚ ለከምተያተጋቸቸ
የተመለስ ከሆነ የመጨረሻው ቁጥር በሥራ ከፍለ ወሰኑ የንብረት የሆነ የሚጠቃቸቸ እንዲ
ይገኘናል፡፡ በጥቅለ ሌታዊ ድግሞ ከዚ በእናድ የመንግሥት መሥራያ በት ወሰኑ ያለውን
ቦየምድበ ያለውን 302ኛ አጠቃላይ በዘትም ለማውቅ ያስቻናል፡፡ የከዚ አመካይበ ሥርዓት
ከእናድ ይምር ተከታታይ ቁጥርናን በመስጠት ይሆናል፡፡ ከለይ በተስጠው ምሳሌ መሬት፡
እሬት “ዳጂታቸቸ”ን (0001) የዚህ የቅጥር ሥርዓት መጠቀም ነው፡፡ ይህ ሥርዓት መቆጣሪ
በመሆኑ ጥቅም ላይ መዋል አለበት፡፡ የቅጥር አስጠጥ ከቅጥር እናድ መቆመር ያለበትም፡፡
የዝክናዕም የንብረቱ ቁጥር ከዚውን ከበለው ባለ ሁለት “ዳጂታ” የቅጥር ሥርዓት ጥቅም ላይ
ለማዋል ሰላሚችል ነው፡፡ ይህ አቀራረብ ሥርዓትን የተከተለ አሠራር እያደለም፡፡ ሰላዘሁ
ከፍተናው የንብረት በዘት 99999 ይሆናል ተብሎ ከተገመተ ለመቆመራያው 302ኛ 00001

የመለያ ቁጥር ለሰጠው ይገባል:: ከዚህ እንዲር እያንዳንዶች የመንግሥት መሥራያ በት በቀጥር አስተዳደር ለመሆኑ ምን ያህል “ይህንት” እየተጨማሪ መጠቀም እንዲለበት እንደገና መቆሰን ይኖርበታል:: የዚህ መሠረት ስሳብ (መራ ስሳብ) የንብረቶች ምድብ ከፍተናው የቀጥር (በዘመት) ግምት ለንብረቶች ቁጥር አስተዳደር ወሰኝ መሆኑን ለማሳየት ነው::

በአንድ የንብረቶች ምድብ ባለ እኩት “ይህንት” ቁጥርች ከጥቅም ለይ ከወለ ለሌሎችም የንብረቶች ምድብ በምድቦ ወሰኝ ያለውን የንብረት ባዘመት ከግምት ወሰኝ ለያስተካክለ ተመሳሳይ የቀጥር ለመሆኑ ከጥቅም ለይ መዋል አለበት::

የንብረት ወሆና ከይ የሚከተሉውን ይመስላል::

MOFED-101-4521-01-HO-FD-0001

በአንድ ለይ ተያይዘ የቀረበው ከይ ለባት ከፍለው አልተ:: ከላይ እንደተብረራው እነዚህ ለባት ከፍለው በአንድ ለይ በእያንዳንዶች የመንግሥት መሥራያ በት ጥብረት ለይ መቆኅ አለባቸው:: ምንም እንዲን መሆኑን ትርጉሙ ባይቀየሩም የመጀመሪያው:: ሆኖታቸውና ከእራተኞቸው አስከ ሲደስተኞቸው ያለት ከመ/ቤት መ/ቤት ለሌሎች ይቻላለ:: የሚከተለትን ምሳሌዎች እንመልከት::

ግልጽ 1 - መለያ ቁጥር እንዲሁ እንዲሆናል::

1. የትምህርት ማኅበር ጥብረት ለሆነው ለመጀመሪያው ተሽከርካሪ የተለበ ከይ - ተሽከርካሪው ጥቅም ለይ የሚውለው በዋናው መሥራያ በት ነው:: ተሽከርካሪውን የመጠበቅ ቤትኬት ያለው መቁለስ አገልግሎት (GS) ሲሆን የትምህርት ማኅበር

በግምት 7500 ተሽከርካሪው በጥናት ይህ ቁጥር ይገባ በማቁጥለት ዓመታት በዘመኑ
የነገራዊ የሚያመጣ በሆነ ተሽከርካሪው ከመንግሥት በተመደበ በዚት የተገኘ በሆነ
የመለያ ቁጥሩ የማክተላውን መምሰል አለበት::

MoE-101-4521-01-HO-GS-0001

2. የመከላከያ ማረጃው በፈጸም መሆኑም እና የንብረት መለያ ቁጥር መስጠት
ይፈልጋል እንበል:: እንደኛው በእዲው እበባ በማግኘው ወቻልኝዊ መግኘቶ ክፍል ነው
የማግኘው:: ተመሳሳይ ክፍሎች በአገራቱ የተለያየ ክልሎችም ይገኘለ:: ፈቅር የማግኘት
መምር የወቻልኝዊ መሆኑም እጠቀለይ በዛት 200,000 ድመናል ተብሎ ሲገመት
የህ ቁጥር በማቁጥለት ዓመታትም ለመምር ይቻላል:: ይኩል መሆኑ ከ አ.ኤ. ዓ. እ
(IDA) በተገኘ ገንዘብ የተገኘ ነው:: በዚህ አቅራቢ የንብረት መለያ ቁጥሩ የማክተላውን
መምሰል አለበት::

MoD-201-4524-01-AA-COM-000001

አንብረቶች የንብረት መለያ ቁጥር መስጠት መቻመር ያለበት የመቻመራቶው እጠቀለይ የቆማ
ንብረቶች ቅጠራ (ICC) ሲጠናቀቁ እና ለእያንዳደር ቁጥር የንብረት የቆማ ገንዘቶች መዝገብ
(FAR) ሲከፈለት ነው:: በእያንዳደር ምድብ ያለው ክፍተኛ የንብረት በዛትም የማቻውው
የህ ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ ነው:: እነዚህ ሁሉት ቅጽው ሁኔታውች ሲጠናቀቀ የንብረት
መለያ ቁጥር ለመስጠት የማቻራጭው መከራር ተፈላጊውን ወጪት ለያመጣ ሲለማቻል ይኩል
መፊር የለበትም::

የንብረት መልያ ቁጥር (PIN) የሚያስፈልጋቸው በICC ወቅት ጥቅም ለይ ለዋላ ገበያ ተከራካሪ
በታች ነው፡፡ በመሃከን ወሰኑ ለተቀመጣ ገበያ ተከራካሪ የንብረት መልያ ቁጥር አይሰጣቸውም፡፡
ቀድም ያለትና አዲስ የተገነዘሩ ገበያ ከICC በጀት ከመሃከን ለመጠና ለተጠቃሚው
ከመሰጠቸው በፊት የንብረት መልያ ቁጥር ይሰጣቸዋል፡፡

4.2 ለቁጥር ገበያ መልያ ቁጥር ስለመሰጣት

የንብረት መረጃ የተማለ የሚሆነው በንብረቱ ለይ የመልያ ቁጥር ሲያኝ ነው፡፡ የመልያ
ቁጥር ሲያኝ የሚከተሉት ውሳኔዎች ይኖሩታል፡፡

1. የመልያ ቁጥር የለለው ቁጥር ገበት በFAR ወሰኑ አለመካተቱን
ያመለከታል፡፡
2. ውሳኔዎች ቅጂዎች የሚጠናቀው በ መልያ ቁጥር አማካይነት ነው፡፡
3. የመ/ቤቱ ማረጋገጫዎች በስምቶው የተረከበትን መለያት ስለሚያስተካክዎና
በንብረቱ ለይ ምንም ውይነት ለለ ምልክት ለማድረግ እንዲይሞከር ስለሚያደርግ፡፡

ለቁጥር ገበያ መልያ ቁጥር ወይም ምልክት ሲያኝ የሚከተሉትን ተከናወች መጠቀም
ይችላል፡፡

- ሀ. የንብረቱን መልያ ቁጥር በንብረቱ ለይ መቀበት/ መሻሻል፡፡
- ለ. ቁጥርዎች ተከታታይ የሆነ የተለለበት ስቴክርቶን መሰጠና፡፡
- ሐ. ማርከርቶን (ቀለሞችን) በመጠቀም መሻሻል፡፡
- መ. ቁጥርዎች ተከታታይ የሆነ ከብረት የተወራ እንደ ታርጉ ምልክቶች ገበያ
ለይ መለመና፡፡
- ወ. ባር ካድቶ (Bar codes)፡፡

“በር ከድ” በአብዛኛው ነገ ባለ መደብ ላይ በጥቃር ቁልጻው ወደ እንዲታ እና ወደ ካርዎች (1 እና 0) ተለዋጭ የተዘረገኝ ከፍና ነቅ ያለ ነዕስራቅ ያለው ሆኖ በመሆኑም (ከምርመጥር) የሚነበብ መረጃ የያዘ ነው:: መቂመራም ላይ ባር ከድታ እርስ በርስ በማይገኘኝ የታተሙ የነገረ ለነገረ ቀጥታ መሰመርች (ፖርት መሰመርች) ላይ መረጃዎችን በማሳቀመቻነት የሚያገለግለ ነበሩ:: በአሁኑ ገዢ የገዢ በነጠብጣብ ዓይነት፣ እንዲ ባንዲ ወሰኑ ባለ ክበታ፣ በሥራለው ወሰኑ ባለደበቅ የጽሕፈና ምልክቶች (ከድታ) እና በተለያየ መልካ እየተዘጋጀ ይገኘሉ:: የባር ከድ ምልክቶች በሚባለ ስም የሚታወቁ የተለያየ ዓይነት ባር ከድታ አሉ:: ከነዚህ ወሰኑ በምሳሌነት የሚጠቀሰው “የ.ጥ.ስ. - የኩርርአል ፖርዕስት ከድ - UPC (Universal Product Code)” የሚባለው በኩሽ ሂሳብ የሚነበበው ባር ከድ ነው:: እንዲጠረች የባር ከድ ምልክቶች CIIመታችው የተወሰነ ሲሆን የለለው ደንገም CIIመታችው የተለያየ ነው:: እንዲጠረች በቀጥር በቋ የሚወከሉ ሲሆን ለለው ለለው ደንገም በፈጸልና በቀጥር ፖምሬት ይወከላል:: ባር ከድታ ያለ ስው ጥልቁ ገበት በመሆኑም የሚሠራ ለሆነዎች እንዲከሂደ ይግባለ:: ባር ከድታን መጠቀሙ ለከሰቱ የሚችሉትን በርካታ ለከተተች ከማስወገዙው በተጨማሪ ገዢ መሸጋድ ይችላል::

በተ መሻሻነት ለመሻሻነት የቁጥር 30/2016 መለያ ቁጥር (T.3) መሰጥ ለለማይይመችው በመለያነት እንዲሚሰጠው እና የ “አዲ.አዲ.ቢ.አን - ISBN ” ቁጥርች ሁሉ ባር ከድታን በመለያ ቁጥርነት መጠቀም ይችላል:: መሻሻነት በማቁጠራበት ገዢ እያንዳንዱን መሻሻና እንዲሆ መቀጠና በጥቃው አታከት ለለማይሆን ባር ከድታን መጠቀሙ የተስለ ይሆናል:: መሻሻነትን የሚያውሉ ሆኖ መሻሻነት የመሻሻነቱን መውጠትና መመለስ በባር ከድታ ከማከይነት ለመከታተል ይችላል::

የመንግሥት መ/ቤቶች ከላይ ከተጠቀሰት ተከኔከታ ወሰኑ እንዲ ወይም በመደበለቁ መጠቀም ይችላል:: በተወጡ ገዢ ተሽከርካሪዎችን ለለማቁጠሪ የመለያ ቁጥርችን በመቀባት

መክፈ ይችላል:: ተዘዋዋሪ በመሆናቸው ቁጥር፩ የመ/ቤቱን ገዢ ያንዥበቻል:: የተለሰረከ
ስተካርታን መጠቀም ለለቅ ስለሚችል ጉዳት አለው:: ተሩ አማራጭ የሚሆነው ግን ለበር
ዕቃዎችና ቁሳቁስ በመሳሪያ በቅንድ እና ድጋፍ ቁጥር ማርጫ ማርከር ቁልጥሮችን መጠቀም ነው::
በቅድማሪያ ቁጥርቻ የተሰጣቸውን ከበረት የተወሩ ታርጉምዎች መጠቀሙ ቁማንት ያለቸውና
የሚያገኘው በሆነታ በተለይ በዚ ገብረቶች ከሉ ወጪዎችው ከፍተኛ ነው:: ከሉይ
የተጠቀሰትን መምረጥ ወይም አማራጭዎችን አደባቸው መጠቀም ተግባራዊ ለሆነ በሚችሉ
አጠቃላይ መርሆምዎች ላይ የተመሠረተ ነው:: እነዚህም በንዑስና፣ ቁማንት ዝላቁነት፣
የተመሠረትን ቁጥርቻ መቆጣጠርና በመጠረጋገጧ በቀሚች አገልግሎት::

የመለያ ቁጥር (PIN) በንብረቱ ላይ መክፈ ይኖርበታል:: ይህም ዓመታዊ የንብረት ቁጠራ
በሚደረግበት ገዢ ወይም በማንኛውም ገዢ ገብረቱን ያለ ቅዱር ለመቆጣጠር ያስችላል::
የመለያውን ቁጥር ገብረቱን ሲያገለበው ወይም ሲያመሳቅለ ለማየት የሚችልበት ሆኖታ ለኋይ
ይገባል:: የመለያ ቁጥር አመታዊ ከሆነው የንብረቱ አካል ላይ በግልጽ ከልተካሂል የንብረት
ቁጠራ በሚደረግበት ወቅት የንብረቱን ቁጥር ለመክፈ ወይም ተከከለኛነቱን ለማረጋገጥ
አስተኛውን ገዢ የሚውስድ ተግባር ይሆናል::

ጀ. የጋዢው ለልታውቁ ቁጥር ፩፻፭ የጋዢ መሰጠት

ቀ ማረጋገጫን በገንዘብ መተመን ማለት የንብረቱን የጋዢ መፈጸማና ይንን የጋዢ መመሪያ ማለት ነው:: የቅጥር ፩፻፭ የጋዢ በመደበኛ ሆኖታ የሚተመነው በተገኘበት ወይም በፈጸት የጋዢ ነው:: ይህም ቁጥር ፩፻፭ በተገኘበት ወይም በተመረከተበት ገዢ አስፈላጊ የሆነትን አግባብነት ያላቸውን መጨምሮች መምሪያ የተከፈለው የጋዢ ማለት ነው:: በመንግሥት መ/ቤቶች ወሰኑ ቁጥር ወይም ይሁራበት በነበረው የነበረ የአሳሳቢ አያያዝ ሥርዓትም ሆነ በእሁድ ገዢ በሚመራበት በተሽናለው በ“ጥፊናይና” የጥና ገዢበት የአሳሳቢ አያያዝ ሥርዓት የቅጥር ፩፻፭ የጋዢ እንደ እንደ ገዢ የውቅቱ ወጪ ይቆጠራል:: ይህም ማለት የጋዢ ክፍያው የተፈጸመበት ዓመት ወይም የአሳሳቢ ኮሙን ወጪ ሆኖ የመዘገበ ማለት ነው:: ይህን እንደ ቁጥር ፩፻፭ የሚያገለግለት ከእንደ የአሳሳቢ ኮሙን በላይ ነው::

በላይ በቅርቡ የተገኘትን ወይም የተመሩትን ቁጥር ፩፻፭ የጋዢ ክፍያው መሆኑበትና ሲነድ ላይ በቀላሉ ለማግኘት የሚችል ይሆናል:: ነገር ግን ከዓመታት በፈት የተገኘትን ወይም የተመሩትን ፩፻፭ የጋዢ ለማግኘት ግን ቁልል አይሆምም::

እስከሁኔን በዋናነት በመንግሥት ገዢ ላይ የሚደረገው ቁጥጥር በአካል ሲለመኖራቸው የሚደረገው ቁጥጥር በቃ ነው::

በመሆኑም ሲለዋጋቸው በተገበው ሆኖታ መረጃ አልተያዘም:: በተጨማሪ በእንደ የመንግሥት መ/ቤት ቁጥጥር ሥር ያለ ቁጥር ፩፻፭ ገዢበት ወጥቶባቸው የተገኘ ላይምን ይችላል::

እነዚህ ጊዜያዊ በሰጠቸው፣ ከፊርማ የመንግሥት መ/ቤቶች በገዢው-ር፡ በወርሰለ ወይም በፊል
መንግድ የተገኘ ለሆነ ይችላለ፡፡ ስለዚህም የነዚህን ጊዜያዊ ወጪ የዚህ ይከማንቻችን
ማማሪት የሚያታሰብ ነው፡፡ በመሆኑም በየመንግሥት መ/ቤቶች እና ያለትን ቁጥር ጊዜያዊ
መለያት፡ መመዘገበና የተለያየ ዘዴዎችን ተጠቀሙ ወጪ መተመን ለቃሳራ መኖች ጥሩ
መንግድ ይሆናል፡፡ የኢትዮጵያ ፌዴራልኩ መንግሥት የግዢር የንብረት አስተዳደር አዋጅ
፬ጥር 649/2001 አንቀፅ 65 ጊዜ አንቀፅ (6) የሚከተሉውን ይገልጻል፡፡ “የመንግሥትን
ንብረት ታክክለኛ ወጪ ለመወሰን ለይችል ለፌር ግምቱ ማረጋገጫ በሚያውጣው መመራያ
መሠረት ይወሰናል፡፡” የዚህ ክፍል ዓላማ ለቁጥር ጊዜያዊ ወጪ ለመሰጠት ጥቂት መቁጥር
ዘዴዎችን ማሳየት ነው፡፡

5.1 በጥቅም ለይ ያለ ቁጥር ጊዜያዊ

ከዚህ ትመና ወር የተያያዘ ትግራይን ግምት ወሰጥ አስተባጥን ሲኖር ለቁጥር ጊዜያዊ በጥቅም
ችክክለኛ የሆነ ወጪ መሰጠት አይጠበቅም፡፡ የመንግሥት መ/ቤቶች የሚበረታቸውን ለአንድንድ
ንብረት ታክክለኛ ወጪ ከመተመን ይልቀ በእናቶው ያለትን ጊዜያዊ ወጪ መተመን ነው፡፡
ከዚህ በታች ባለት የተለያየ ክፍል እናደምንመለከተው፡ ለቁጥር ጊዜያዊ የወጪ ትመና
ከተደረገ በቻላ፣ የየመጽሐፍ ወጪ ተመን በመቀነስ የእርሱ ቅናሽ ይመለል፡፡ ወቂት ለያልፏ
ከቁጥር ጊዜያዊ ወር የተያያዘው ታክክለኛ ይልሆነ ትመና ወጪ እናነስ፡ እናነስ ይመለል፡፡
በመጨረሻ ከእሁን በቻላ የሚገኘው የንብረት ተመን የቆየውን የንብረቶች ተመን እየተጠኑ
ከመሄዱ በተጨማሪ አጠቃላይ ትመናው ታክክለ ይሆናል፡፡

በኢትዮ ታሪክ (ወንጻዬ) ላይ ተለያቷው በተቀመጥነት የቁጥር 30ኛ የሚሸጠው መሠረት የሚከተሉትን የንብረት የሚያሳይ መመራረት ይችላል፡፡

የሚሸጠው አንድ፡፡ የቁጥር 1-ንና የመንግሥት አንሰሳት፡፡

የሚሸጠው ሆኖታ፡፡ ወታደሏዊ ቁጥሩ ለመታደሏዊ ዓለማ የሚውሉ እንዲያችል፡፡

አውርጥለምኩ

የሚሸጠው ሆኖታ፡፡ ተሽከርካሪውኩና ለለው ለትራንስፖርት የሚውሉ ተሽከርካሪውኩ

የሚሸጠው አገልግሎት፡፡ ይፈላማች

የሚሸጠው አገልግሎት፡፡ ማሽነውኩና፡ የበት ማሽነውበያውኩ (መጋዜ፡ ስዕል፡ የሚጠና፡

ወዘተ) ለለው የበት ዕቃዎች፡ የበር ዕቃዎች፡

የሚሸጠው ሆኖታ፡፡ እንዲያችል፡ - የመኖሪያ እንዲያችል፡ ለበርና ለሌላ የሚያገልግሎ-

አገልግሎት፡ መሠረት ልማት፡

የወጪ የሚሸጠው የሚከተሉትን ለያዘት፡ ይችላል፡

- የእንቅስቃሴ ጥርቃኑት የጥቶች ያርቃች (የመንግሥት ልማት ያርቃች)፡
- መከላከል ማኅበር፡
- የእትጥክያዎች እንዲያዘውን ያርቃች፡
- የመሠረት ልማት ማኅበር፡
- የትራንስፖርት ባለሥልጣን፡
- ለለው መንግሥታዊ መ/ቤቶች፡

ግዢብ 1 - የቀንድ ካብቶችና የመንግሥት እንሰሳት

የነዚህን ፍዢብ ገበያ የሚከተሉት ወጪ መተመን አስተያየት አይደለም:: አማራጭና የሚከተሉት ዓይነቶ::

1. የተገበበት ትክክለኛ ወጪ ከ“አካውንተንግ ሽክር” ለገኘ ይችላል::
2. የሚደገኝ ከሆነዎ በቅርቡ ተመሳሳይ የቀንድ ካብቶችና የመንግሥት እንሰሳት የተገበበትን ወጪ ወጪ ለፈጸም ለፈጸም::
3. ሆኖታዊ አማራጭ ከለይ የተጠቀሱትን ሁሉት ወጪዎች ተጠቀም ወጪ መተመን ከልተቻለ የገበያ ወጪ መሰብሰቦና በዘመኑ መሠረት ወጪዎን መተመን ነው::

ግዢብ 2 - ወታደሮች ቁስቀልቶች፡ ለውታደሮች ዓለማ የሚመለው እንባያዎች፡

ውታደሮች አውርጥለያች

እነዚህ በጣም ተለይተው የተመለበት ገበያ ዓይነቶ:: የመከላከያ ማኅናስቴር፡ የነዚህ ገበያ የሚከተሉት እንዲመሆኑ፡ ለነዚህ ገበያ የሚከተሉት መሆኑን አለበት:: እንደ ሂደራዊ ሂሳብ ከሚሽን ሌሎች የመንግስት መሰራያ በቶች ተመሳሳይ ገበያ ከፊውና ዕርግቶ ከፈላጊ ገዳጅን ለእጀትነው ማቅረብ ይችላል:: እጀትነውም ከመከላከያ ማኅናስቴር መረጃ ካገኘ በኋላ ለእንዲሁ ዓይነት መንግስት መሰራያ በቶች ማቅረብ ይኖርበታል::

ግዢብ 3 - ተሽከርከራውና ሌሎች ለትራንስፖርት የሚመለው ተሽከርከራው

የትራንስፖርት ባለቤት ስትሽክሮችና ለሌሎች ለመንግበር የሚያገለግል
ተሽክሮችን የሚያከትሩ የወጪ ት-መና በተመሳሳተ መሬዊ አገልግሎት ያለባል::
በኢትዮጵያ እንዲሁ ዓይነት ገብረቶችን በመተመኑ ዕውቅናና በቁት ያለው ይከው-
ድርሱት ነው:: ከትራንስፖርት ባለቤት የሚገኘው መሬዊ አገልግሎት (እዝ) ውጤን
ለመተመኑ የሚያስችል ተያያዘነት ያለቸው ነገሮችን ያቀርበል::

በኢትዮ ወይም በሌላ የሚከተሉ የወጪ ት-መና መረጃ ከትራንስፖርት ባለቤት ስማምነት
አስተዳደር ሲሆን የሚከተሉውን ቁመር በመከተል የጋዥን ማስተካከል::

$$Co = A \times R \times Y \times Mk \times Ct \times MD \times C$$

ከላይ ለተገለጻት የሚከተሉው መግለጫ ተስተካክል::

$Co = R^{\alpha} h^{\beta} C^{\gamma} M^{\delta} A^{\epsilon} Y^{\zeta}$

$A = \text{የወጪ መሳተካዬ } (0.2 — 0.5 \text{ መከተል } \text{ያለ } \text{የተሰጠው } \text{ተመኑ } \text{ነው})$

$R = \text{የተመሳሳተ } \text{ገብረ } \text{የመተካሪ } \text{የወጪ } \text{— } \text{ይህ } \text{የንብረቱ } \text{ወቅታዊ } \text{የወጪ } \text{ስም }$
 $\text{ከከቅራቢዎች } \text{የሚገኘ } \text{ነው::}$

$Y = \text{የዓመት } \text{ገዳይ } \text{በተለይ } \text{ከአገልግሎት } \text{ዘመን } \text{እንዲር::}$

$Mk = \text{የተሽክሮች } \text{ወይም } \text{የሚሰነዱ } \text{ሥራት } \text{ወይም } \text{ገይነት } \text{እና } \text{ቦንያ } \text{ለይ } \text{የለው } \text{ተፈላጊነት::}$

$Ct = \text{የተመራቢት } \text{እንር::}$

$Md = \text{የተሽክሮች } \text{ወይም } \text{የሚሰነዱ } \text{ጥያቄ::}$

$C = \text{ተሽክሮች } \text{ያለበት } \text{ሁኔታ::}$

ከላይ በተናጠል የተዘረዘሩት ገዢዎች ዘመኖች (value) በማክተልው ሥነጠረቻ ተቀምጣል፣

Y = የዓመት ገዢ በተለይ ከከሳሽበት ዘመን አንቀጽ				
የከሳሽበት ዘመት/ዓመት	ጥር	ትርክክር	መውቁያ (harvester)	ተስከርካሪ ሌሎች ማስተካከያች
1	0.792	0.792	0.792	0.900
2	0.622	0.622	0.622	0.800
3	0.494	0.494	0.494	0.700
4	0.422	0.422	0.422	0.633
5	0.392	0.392	0.392	0.567
6	0.350	0.350	0.350	0.500
7	0.308	0.308	0.308	0.475
8	0.265	0.265	0.265	0.450
9	0.222	0.222	0.222	0.425
10	0.190	0.190	0.190	0.400
11	0.170	0.170	0.170	0.380
12	0.150	0.150	0.150	0.360
13			0.140	0.340
14			0.130	0.320
15			0.120	0.300
16				0.280
17				0.260
18				0.240
19				0.220
20				0.200
21				0.190
22				0.180
23				0.170
24				0.160
25 እና ክፍል በለይ				0.150

MK = የሚከተሉት ቁጥሮች ለተሽከርካሪው ወይም ለማሽነዱው ለመት ወይም ዓይነት የተሰጠ ዓይነቶ::				
ተረ. ቁጥር	የመከናወ/ የመማሪያው ዓይነት			ተመሳሳይ
1	አውታዊበል			0.90
2	እስተኛን ወገን			1.10
3	አውታዊበል (ትንሽና ትልቅ)			1.10
4	ጥክተ			1.10
5	ከባድ መከናወ (ለመራ)			0.95
6	በለከራን ካብድ መከናወ (ለመራ ካነከራን)			0.85
7	ተሳቢ (ትራለር)			0.90
8	የአራር መግኑም ማሽነዝ (እርሃ መብንግግ ማሽነዝ)			0.75
9	ከራሻር			0.75
10	የአስተዳደር መረጃዎች			0.75
11	የአስተዳደር በይልር			0.75
12	ከንከራት መረጃዎች			0.75
13	ከንከራት ሰይበዕተር			0.75
14	ፖምጥ			0.90
15	ከምጥረሰር			0.85
16	ዶኬትር			0.75
17	ከራን (ታወር)			0.75
18	ይርከለፍት			0.75
19	ጥጥር በአከላለት (ጥጥር ስይከል)			0.85
20	ትራክተር			0.90
21	የርበሳተር እና ስራሻር			0.75

Ct = የተመራበት አገር				
ተረ. ቁጥር	የመከናወ/ የመማሪያው ዓይነት			ተመሳሳይ
1	ጥጥር አውጭ አውጭ እና አማራካ			1.0
2	ቍጥን			1.0
3	ፈሰምና ባለቤት አውጭ			0.8
4	ለለም			0.8

Md = የተሰኞበት ወይም የመንግሥት ቁጥር		
ተሸ. ቁጥር	ቁጥር	አውቶቃብል፣ አስተዳደር ውጤት፣ ማረጋገጫ፣ ጥናት
1	መርስዎስ	1.25
2	ቋጥታ	1.15
3	ነሳን	1.05
4	አይሁት	0.95
5	ማትሳቢያ	0.95
6	ማዘዣ	0.95
7	ሁንጻ	0.95
8	ሰ.ዘ.ከ.	0.95
9	ቴክ	0.95
10	፳፭	0.95
11	የክስዋጥን	0.95
12	አዲ	0.95
13	በ. አም. ደብዳቤ.	0.95
14	አጭል	0.95
15	ፈጥት/ አ.በ.ከ	0.95
16	ገንዘርበ	0.95
17	ጋርድ	0.80
18	ገፍ	0.80
19	ነሽ	0.80

Md = የተሰኞበት ወይም የመንግሥት ቁጥር		
ተሸ. ቁጥር	ቁጥር	ከባድ ማርናና አውቶቃብል
1	መርስዎስ	1.20
2	ነሳን	1.00
3	አይሁት	1.00
4	ማትሳቢያ	0.90
5	ፈጥት/ አ.በ.ከ	1.20
6	የልቦ	1.10
7	ሰነድ	1.10
8	ቋፍ	1.10
9	፳፭	0.95
10	ካማግኘ	0.80

Md = የተሰኞበት ወይም የመንግሥት ቁጥር		
ተሸ. ቁጥር	ቁጥር	የክልር መግለጫ መሚራ (እርከመ-ቢንግ ማሽን)
1	ካተማ	1.2
2	ካማግኘ	1.0
3	ማትሳቢያ	0.9
4	ፈረሰ	0.9
5	ፈጥት አለም	0.8
6	ቋሙጥያን	0.8
7	የበት	0.9

8	ጋለያን	0.9
9	ሰልክ	1.1
10	ማቻዬን	1.1
11	ሂታቸ	1.0
12	ከዘ	0.9
13	ተ፡ እስ እም	0.9
14	ፋይኩዎች	0.9
15	ሁድማን	0.8
16	ሰካይ	1.1
17	ዶዕናጥነ	1.1
18	ቦማን	1.1
19	አንጻርስለራንያዽ	1.1
20	የይስተር	1.1
21	በ.ወማሰኑ	1.0
22	ማርኅ	1.0
23	በተለ	0.9
24	ሁም	0.9
25	አትለስ ከጥኩ	1.1
26	ዶማን	1.1
27	አቢቃ	1.1

Md = የተሽከርካሪው ወይም የመሆኑ ቁጥር		
ተረ. ቁጥር	ቀምጣል	ቀምጣል በ.ሰ.ከ.ለት
1	ዶማን	1.1
2	ሰተከ	1.0
3	ሁንዳ	1.0
4	አራብ	0.8
5	ለለቸ	0.8

Md = የተሽከርካሪው ወይም የመሆኑ ቁጥር		
ተረ. ቁጥር	ቀምጣል	ተረ.ከተር
1	ማለ. ፈርማዎን	1.25
2	ፊያት	1.00
3	ዘረ	0.85
4	አይ እም ተ	0.85

Md = የተሽከርካሪው ወይም የመሆኑ ቁጥር		
ተረ. ቁጥር	ቀምጣል	የርጻዬተር እና ትረሰር
1	ይን ዘር	1.1
2	ዘመን	1.0
3	አ.512/አ.514	1.0
4	ነጠ - ስ.ከ.5	0.8

C = ተሽከርካሪው ወይም የማሽኑው ያለበት ሆኖታ		
ተሸጋፊዎች	ጥቅም	ተመሳሳይ
1	የሚሆ኏ ተሽከርካሪ	0.7 – 0.8
2	ዋና ውና ክፍለው ዕቅዱ ሁሉ እንዲለ ሆነው የማይሆ኏	0.5 – 0.6
3	ዋና ውና ዕቅዱ የተዘረሰ በመሆናቸው የማይሆ኏ (በተደለቱ ደረጃ መሠረት)	0.3 – 0.49
4	ዋና ውና ክፍለው የተዘረሰ በመሆናቸው የማይሆ኏ (በተደለቱ ደረጃ መሠረት)	0.05 – 0.29

የንብረት ገማሽ ከሚች ካላይ የተጠቀሰትን ገማሽ አስመልክቶ ወሰኑ ለሰጥ ከመጀመሪያ
በተጨማሪ የተሽከርካሪውን ወይም የማሽኑን ውጤ ይተምናል:: ካላይ በተጠቀሰው
መንጠረዥ ላይ የተሽከርካሪው ወይም የማሽኑ ስም ካልተጠቀስ ከሚችው ከመጀመሪያውም
የከሚችው አባል በሆነ የቴክኒክ ባለሙያ በመታገኘ ተመሳሳይ ተቀራራቢ የሆነ ዕቅ
በመግለጫ የዋጤ ግምቱን ያሚለል:: ይህ ቁመር እንዲት እንዲሚሆ኏ በግልጽ
እንመልከት::

ጥቅም 2 - የዋጤ ትመና ቁመር

1. የገንዘብና አካልማዊ ልማት መሬት ቁመር (ገኘልማዊ) እንደገና ከተዋቀሩት ተቋጥቶ እንዲ
በዘመናው ያገኘት እንደ ቅጽታ ስራሽን የገንዘብ አለው:: መከናወ የተመራው ድጋግጫ አገር
አሁን የተገኘው በ1990 ዓ.ም. ነበር:: መከናወ አሁንም በሥራ ላይ ያለ ከመሆኑም
በተጨማሪ በጥሩ ሆኖታ ላይ ይገኙል:: ቅኑንት ተጠይቆ ተመሳሳይ እኩሉ መከናወ በዘመና
ዓመት 600,000.00 በር እንዲማይወጣ እረጋግጣል::

የጥቦች ለጠቃለለ እንዲማካተለው ይሆናል::

A = መከናወ በጥሩ ሆኖታ ላይ ለለማግኘት ክፍተናውን ትመና/ ቁጥር 0.5 እና እንወሰድ::

R = 600,000.00 በር ነው::

Y = h 2006 ዓ.ም. እና 1990 ዓ.ም. ስ.ቁነስ መከናወ. 16 ዓመቱ በሙሉት በሠንጻረቻ

አይ ያለው ተመሳ 0.280 ይሆናል::

Mk = ስራሽን ውን ስምን ተመሳም 1.10 ይሆናል::

Ct = አገሩ ዕጋትን ስምን ተመሳም 1.0 ይሆናል::

Md = ጥያቄ ቅጽታ ስምን ተመሳም 1.15 ይሆናል::

C = መከናወ. በጥሩ ሁኔታ ለይ የሚገኘ ነው::

ቀመኑን ስንጻቀም የሚከተሉውን እናገኛለን::

CO = A x R x Y x Mk x Ct x Md x C

74.382= 0.5 x 600,000.00 x 0.28 x 1.1 x 1 x 1.15 x 007

ስለዚህ የተሰጠው ግምት ወጪ 74,382.00 ይሆናል:: ቅል እንዲለ ማንተዋዎች
ወደ በር ማጣሪት ያስፈልጋል::

2. የገበርና የገበር ለማት ማኅድብር በአሁኑ ወቅት ወጪውን ያለውውን በ2000 ዓ.ም.
አይ ከፍተኛት ትራክተር ፍጤት እንደ ትራክተር ጉዘጋል:: ትራክተሩ ወር ወር ከፍለው
ስለተዳደሩ አሁን አይመራም:: በንብረት ገማሽ ከሚታ ወሰጥ አባል የሆነው እንዲነር
NATFA hITM ወር ተመሳሳይ መሆኑን አረጋግጣል:: አዲስ NATFA 200,000 በር
ያወጣል::

ስለዚህ የተራክተሩ ግምት ወጪ እንደሚከተሉው ይሆናል::

CO = A x R x Y x Mk x Ct x Md x C

2,570.4=0.2 x 200.000 x 0.35 x 0.9 x 0.8 x 0.85 x 0.3

ስለዚህ ተመሳ ወደ በር ሲጠቃቃ 2,570 በር ይሆናል::

ክፍል 4 - ይልባዎች

እነዚህ ጊዜያዊ የሚገኘት በጥቃት የመንግሥት መ/ በቶች ለሆነ ነው:: በመሆኑም ይህ
ጥቅም በመንግሥት እና ያለትን ቁጥር ጊዜያዊ ወጪ አተማውን አጠቃላይ ሂደት አንቀ
የትን ቅጽ አይደረግም:: የሚመለከታቸው የመንግሥት መ/በቶች ከየፈሳሽ
መካማበታቸውና ለነጻች ለይ የጀልባዎችን ወጪ መፈጸማ ይገባቸዋል:: ተከከለኛውን ወጪ
ማማኛት ከልተታለ ግን የተመሳሳይ ይልባዎችን ወጪ በመውሰድ በአንድ በከል ከጥቅም ለይ
የዋሉበትን ገዢ:: በለለ በከል ይገባው የሚገኘበትን ሁኔታ ከግንዘብ በማስጠት ወጪውን
መቀነስ ወይም ማስተካከል ይታላል:: እና አጠቃላይ መመሪያ ለተስከርከራዎችና
ለማሽነሮች ከተሰጠት ተመኅች ወሰኑ መውሰድ ይታላል:: የተስጠረው ለንጂ
እንዲመከተለው ቁርቃል::

ተ. ቁ.	C = ይልባው ያለበት ሁኔታ የጀልባው ዓይነት	ተመን
1	የሚመራ ይልባ	0.7 - 0.8
2	ዋና ውና ከፍሎችና ዕቃዎች ሁሉ እንዲለ ሆነው የሚይመራ ይልባ	0.5 - 0.6
3	ዋና ውና ዕቃዎች የተጋደለ በመሆኑቸው የሚይመራ ይልባ (በተደለቱ ደረጃ መሠረት)	0.3 - 0.49
4	ዋና ውና ከፍሎች የተጋደለ በመሆኑቸው የሚይመራ ይልባ (በተደለቱ ደረጃ መሠረት)	0.05 - 0.29

የወቅቱን የሚከር ወይም የሚገኙት ወጪ ከቅርብ ገዢ የዋና ለነጻች ወይም ከጀልባ
እቅራቢዎች ማማኛት ይታላል::

ምሳሌ 3 - ለቃል ጥገና የሚከተሉ የወጪ ስለመሰጣት

የእንደ በአገልግሎት ለይ ያለ ይልባ የወጪ የሚያችው በ.ሜን፡ በፈላ መን ግን
የተመሳሳይ ይልባ የወቂቱ የገበያ የወጪ በC 150,000.00 በC በ.ሜን፡ የዘሱ በአገልግሎት ለይ
የለ ይልባ ጥገና የሚከተሉ የወጪ በC 105,000 ደመናል፡፡ (150,000 x 0.7)፡፡

ከላይ የተሰጠው የወጪ የሚያቀርብ ተከተለኛ ጥገና የሚከተሉ የወጪ ነው ማለት አይደለም፡፡ የጥገና
የወጪ ተመና ዓለማ ተከተለኛውን የወጪ ስለመሰጣት ሲደሆነ ለቃል የሚከተሉ የወጪ
የጥገና የወጪ ስለመሰጣት ነው፡፡ አጠቃላይ የወጪ ተመናው ጥሩት በአገር ደረጃ ሲታይ፡
የቃል የሚያቀርብ ተከተለኛውን የጥገና የወጪ የሚያገኘውም፡፡ ከላይ የተመለከተው ቅልል
የለ ተከኑክ እንዲመራበት የሚፈጸጋውም ለዘሱ ነው፡፡

ምሳሌ 5 - የፋብሪካ ማሽናቶች፡ የበት ማስቀበያዎች፡ የመወቅዎች በት ዕቃዎችና የበር ዕቃዎች

ይህ በመንግሥት ቁጥር ንበረት ምሳሌ ወሰኔ ወሰኔ የንብረት ስብሰብ ይይዛል፡፡
የመጀመሪያ የወጪ ያለተገኘ እንዲሆነ የወጪ ስለመተመን የተለያየ የትመና ወደወችን
መተግበር ይታክላል፡፡

በተስከርካሪ የተስከርካሪ ተራንስፖርት ሲC የተከተተው ለምሳሌ የአዲር መግራይ
መግራይ (Earth moving machine) በፋብሪካ በመሽናዎች (በማሽናቶች) ሲC
አይከተትም፡፡ ይህ ምሳሌ የሚያከተታቸው የንብረቶች የማተማግያዎች ማሽናቶች፡ የአካምና
መገላገያዎች፡ የቅርብ መግራይዎች፡ የበር ማሽናቶችና የመሰሳለትን ነው፡፡

የብ.ሮ ዕቃዎች እና የብት ማሳወቅዎች የሚያከተሉት ውጤት ይሰጣችን፣ ጠረዳዎችን፣
ውንበርቶችን፣ የመክፈልት መደረጃዎችን፣ የፋይል ማሳቀመቷዎችን (ፋይልንግ ካብቤት)
፣ መረጃዎችንና የመሰሰለትን ነው::

የብ.ሮ መገልጻ ዕቃዎች የይታ ከተ ማሽናቶችን፣ የፋይልና የመጠረጥ ማሽናቶችን፣
ካምፕሮተሮችን፣ የማተሚያ መሳሪያዎችንና ለሎማ የካምፕሮተር መገልጻ ቁስቀልቶችን፣
የአዲበ ማሽናቶችን፣ ወዘተ የከተታል::

የነፃህ ገብረታች ምድብ የዋር አስጥጥ መንገድ የሚከተለውን ይገባል::

1. ከአዲበ መዘገበ ለይ የንብረቶችን ውጤ መፈለግ - በተለይ ተለቅ ለለት ገብረታችን
ለማሳወቅ የማተሚያ ማሽና፣ የአካምፕሮ መገልጻ ዕቃዎችና የመሰሰለትን ጥሩ አማራር
ነው::
2. የአንቀሳቸው ጥርቃኬቶች ጥናት ድርጅት (IPS - Industrial projects studies)
የሚሰጠው አገልግሎት/አገባ ለመዋቅ ይችላል:: ይኩ ድርጅት የምክርና የቁጥጥ
ንብረቶችን ውጤ የመተመን አገልግሎትን መመር አገልግሎት የሚሰጠው መንግሥታዊ
የልማት ድርጅት ነው::
3. ከአዲበ መዘገበና ከሰነድ የንብረቶችን ውጤ ማግኘት የሚያችል ሆኖ ለገኘ እንዲሁም
የአንቀሳቸው ጥርቃኬቶች ጥናት ድርጅትን ማግኘት አስተኛው በሆነ ለተመሳሳይ
ንብረት ዕቃ አቅራቢዎች ምን የህል እንደሚያስከፍል ጥያቄ በማቅረብ ለሰዋወ
መረጃ ማግኘት ይችላል:: ይህ በዘህ መንገድ የተገኘው ውጤ ገብረቱ የቆየበትን ቤቱ

ያለበትና ሆነታ ከግምት ወሰጥ አስገባቶ ይቀነሳል:: የሚቀጥለው አጠቃላይ የቅነስ
መመሪያ በንብረቶች ላይ ተማሪው ለይን ይችላል::

የበር ዕቃዎችና የመወዳደሪያ በት ዕቃዎች

<u>ንብረቱ ያለበት ሆነታ</u>	<u>ከወቅቱ የገበያ ወር ያለው ቁጥር (%)</u>
ጥሩ ሆነታ	25
ድህን ሆነታ	50
ጥሩ ያልሆነ ሆነታ	75
የተኞቷ የሚያስራ	ወደ ጉብረት ክፍል መመለስ

የበር መገልጻ ዕቃዎች

ንብረቱ ያለበት ሆነታ ለዕቃዎ ወር መተመና ጥሩ መንገድ ለይሆን ይችላል:: 10 ዓመት
የገልጻ ከምርመጥር በጥሩ ሆነታ ላይ ያለው ወር ተመሳሳይ ይችላል:: ስለዚህ የዕቃዎን የቆይታ
ዘመን (ዶክመንት) ማውቅ አግባብነት ያለው የወር ተመን እንዲሰጥ ይስችላል:: የሚከተሉው
መንበረቶች በቆይታ ዘመን (ዶክመንት) ላይ በመመስረት የቅናሽ ተመንን ያመለከታል::

<u>የአገልግሎት ዘመን (ዓመት)</u>	<u>ከወቅቱ የገበያ ወር ያለው ቁጥር (%)</u>
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70
8	80
9	90
የተኞቷ የሚያመራ	ወደ ጉብረት ክፍል መመለስ

በኢትዮ ወይም በሌላ ጥዃኩንያት የአገልግሎት ዘመኑን ለመገመት አስተኛው ሆኖ ስጋኝ
የሚከተሉው የቅናሽ ዘዴ ጥቅም ላይ ለመፈልጉት ይችላል፡

<u>ንብረቱ ያለበት ሁኔታ</u>	<u>ከዚቱ የገበያ ውጤ ያለው ቁናሽ (%)</u>
ጥሩ ሁኔታ	25
ድሁን ሁኔታ	50
መጥሪ ሁኔታ	75
የተካሂድ የሚያሳራ	ወደ ጉብረት ክፍል መመለሰ

የፋብሪካ ማሻሻል

ለፋብሪካ ማሻሻልና የመቀነሻ ሁኔታዎች የሚከተሉትን የካትታል፡፡

በ1962¹ ዓ.ም. በወጣው የገበያ ጥብር ደንብ መሠረት የፋብሪካ ማሻሻል ለጥብር ለባል
ለመጀመሪያው ዓመት 16 በመቶ ቅጥሎ ለለት ተከታታይ ዓመታት 12 በመቶ አሁን
በሥራ ላይ ያለው አዲስ የገበያ ጥብር ታክክል (አዋጅ ቁጥር 286/2002) አስከሚታወቂ
ይረዳ የእርሱና ቁናሽ ይደረግ ነበር፡፡ ምንም እንዲን የአዋጅ ዓለማ በግልጽ የዋጤ ተመና
ዓለማን የያዘ ባይሆንም ክዘሱ በታች በዋናው የተቀመጠውን ከማሻሻል የዋጤ ተመና
ጋር የተያያዘ የቅናሽ ሰሌት እንዲመመራያ ለመጠቀም ለያገልግል ይችላል፡፡

<u>የአገልግሎት ዘመን (ዓመት)</u>	<u>ከዚቱ የገበያ ውጤ ያለው ቁናሽ (%)</u>
1	16
2	28
3	40
4	52
5	64
6	76
7	88
8	ብር 10 ወደ ጥምና በት መመለሰ

¹ የአንቀጽ ክፍል ማስታወሻው ቁጥር 258፣ 1962፣ የገበያ ጥብር ደንብ ከ1961 አዋጅ ጋር ተገናዘዢ የወጣ

ክፍል 6 - የመኖሪያና የሌላ አገልግሎት አስተዳደር መሠረት ልማት

የአንቀጽናን ወጪ ከሰነድበት መዘገበና ስነዕች ላይ ለማግኘት አስተያየት በግልፅ
ይታወቃለ:: እንዲለለው ገብረቶች የአንቀጽ ባንበት ክፍያ በእኔና ገዢ አይከናወንም::
ግንባታው እስከመናቀቁ አያሉ ተከታታይ ክፍያዎች ይከናወናል:: በሰነድበት መዘገበት ላይ
ክፍያዎች በተፈጸመ ቁጥር በየኋማት ክፍያዎች ይፈጸማል:: የቅር ተመንጋን ለማከናወን የሚችሉ አቀራረቦች
የሚከተሉት ዓይነቶች::

1. የአንቀጽናን ባንበት የሚከታተሉ እናኝ ላይ የሥራ ክፍል ካለ ባንባታውን ካከናወነው
ከብንያ ገር የተፈጸገት ወሰኑ ለገኘ ይችላል:: በመሆኑም የግንባታው ወጪ ከዚህ
ስነድ ለገኘ ይችላል::
2. ባንባታውን ያከናወነው ከብንያ የሚታወቁ በመሆኑ በግንባታው ወቂት በውሳኔ ወጪ ላይ
መረጃ እንዲሰጥ ለመጥቀም ይችላል::
3. የመንግሥት መ/ ቤቱ የራሳን አንቀጽ የገንባት ክፍያ የሚመለከተው ሥራ ክፍል
የአንቀጽናን የግንባት ወጪ ከይዘም ለሰኑ እንዲያቀርቡ ለመጥቀም ይችላል::
4. የአንቀጽ ባለቤት የነበረን ሌላ እኩል በመጠየቅ ወጪውን በተመለከተ ይህ እኩል መረጃ
እንዲሰጥ ለመጥቀም ይችላል::
5. ከለይ የተጠቀሰት የሚያያዝለ ክፍያ የሥራና ከተማ ልማት ማረጋገጫ:: የኢትዮጵያ
አንቀጽ የሚያያዝ ይረዳት በአዲስ አበባ በተለያየ በታወች የሚገኘትንና በተለያየ ከተሞች
ስተለያየ የአንቀጽ ዓይነቶች መያወችን መሠረት ባደረገ የአንቀጽ ደረጃ በአያዝናንድ
ስተቀር መረጃ የግንባት ወጪ እንዲገልጻ ለመጥቀም ይችላል::

ከላይ ከተጠቀሰት በእኔና መንገድ የአንቀጽ ውጤት አንዳው ከታወቂ ቁጥለው የሚደረገው የሚከተሉትን ስሌቶች ተጠቀም ውጤውን መቀነስ ወይም ማስተካከል ነው:: በ1962 ዓ.ም. በወጣው የገበ. ጥበብ ይጋበና በአዲስ የገበ. ጥበብ አዋጅ ቁጥር 286/2002 መሠረት ለአንቀጽ የእርሻና ቅኑስ 5 ከመቶ በቀጥታ የአተማውን መንገድ ተሰጥቷል:: በግንባታው ላይ ተግባራዊ የሚሆን የቅኑስ ስሌቱን ለመጠቀም ይህ እናይመሠረት ሆኖ ያገለግለል::

የአገልግሎት ዘመን (ዓመት)	ከወቅቱ የገበያ ውጤ ያለው ቅኑስ (%)
1	95
2	90
3	85
4	80
5	80
6	80
7	80
8	80
.	.
.	.
20	በር 10

ለቆሚ ገበያዎች የዋጤ ትመናን ማከናወንን አስመልክቶ የመንግሥት ቅኑስ ገበያ አስተዳደር እናንሰ ማር እናን የገበ ነው:: የዋጤ ትመና መረጃን በመፈለግና በዘመኑ ሰነድ የመንግሥት መ/ በቶች ቅኑስ ለያገኘማቸው መረጃውን በመሰጠት ለያማካቸው ይችላል:: ይህ አመራር የቆሚ ገበያዎችን አስተዋወ የዋጤ ትመናን አካሄድ ያቻልላል::

ሁሉም የመንግሥት መ/ በቶች ለዋጤ ትመና የተጠቀሙትን ደርሏ ሰነዶችን መሰብሰብ በቶች ስይመን ለውደፊትም ለተመሳሳይ ለሆኑ እንዲጠቀማቸው በጥንቃቄ ማስቀመጥ አለባቸው:: ከሥራው ፍሞኑ በኋላ የዋጤ ጉማች ከሚተው ትመናውን እናይት እናይከናወነ:: ደጋጌው ቅኑርችንና እናይት እናይተሩቱ የሚገልፅ ሪፖርት ማቅረብ ይኖርበታል::

ሪፖርቱ ከዚህ ደንብ አስተዳደር የሚሸፍ ክፍል ከዚ እንዲቀመጥ ተደርሱ ለመንግሥት
ቻዕና ገዢ አስተዳደር እኩንሰ ቅልጣዊ ይረዳዋል::

አዲስ ቁጥር 30/2016

የአዲስ ቁጥር 30/2016 ውጤ ትመና በተገዘበበት ወይም በፈጸም ውጤ መሆኑ ይገባዋል::

የአንድ ገዢ የሚከተሉት የፋይነት ማስታወሻ እና ቁጥጥል በቁጥር 30/2016 የሚቀመጥ ክፍል በፈጸም
ውይም በተገዘበበት ውጤው ይመዘኝል²:: የንብረት ውጤ ስላም የሚከተሉውን ይይዛል::

- v) ገዢቱ የተገዘበበት ውጤ የገዢናኝና ቁጥጥንና የሚያመለስ የግብር ገብርን መግመ
እንዲሆኣ የግብር ቁጥጥናኝና ተመሳሽ የሚደረገው ተቀኑል::
- ii) ገዢቱን በታችው መሠረት የመሥራት በታች እንዲኖረው በማያስተካክል ሆኖታና ወደ
በታች ለማድረሻ በቀጥታ የወጪው ማንኛውም ወጪ::
- iii) ገዢቱን ካቦታው ለማንሳትና በታች ለማዘጋጀት በመጀመሪያ የተገመተው ወጪ::

በዚህ የተገኘ ገዢ የሚከተሉት ውጤው የሚተመነው በውቅቱ ውጤ ሆኖ ሲከተል በተከናወነ ዋለት
ነው::

በግዢ የተገኘ ገዢ የሚከተሉት በተመለከተ ተቀባዩ የንብረት ክፍል የሀሳብና ለነድቶ ከተወቻ
መጠየቅ ይኖርበታል:: ይነዋ የወጪ አቅራቢዎችን ይረስኝ:: ገዢቱን ጥቅም ላይ ለማዋል
የተከፈልውን ተጨማሪ ክፍያ የተፈለጉሙችውን ይረስኝ ከተወቻ ይከትታል:: የነበረ ሆኖ
አጠቃላይ ውጤ መሰላት አለበት:: ይህም በፊወቻ ወይም በንብረት ገዢ ይረስኝ (ጥያቄ
19) ላይ መሞላት ይኖርበታል::

² ዓላማ አቀፍ የጥንበብ ሪፖርት ይረዳዋል (IFRSs), 2004 International Acc. Standard (IAS)

የሚከተለውን የሚከተለው ደመልካች::

የሚከተለው 4 - የንብረት ወጪ

የገንዘብና እነዚህ ልማት መሬዲቱር (ገኘልማት) አንድ ተሽከርካሪ ከምኑን ገብ::
የተሽከርካሪው ሲከተበ የተከናወነው አይሰ አበባ በሚገኘው በሞክሩን መጋቢት ነው::
የተሽከርካሪው ወጪ 500,000 በር ነበር:: በተጨማሪ 75,000 በር ተጨማሪ እስት
ታክስ (VAT) ተከናወል:: የባለቤትነት ስም ለማዘዣ 2 በሙሉ ወይም 11,000 በር
ተከናወል:: በተጨማሪም በአምስት ስ.ህ በር የዕቅ መጠና እና ተተረክርድር ተግባራል::
በሞክሩ 19 ላይ ለመዘገበ የሚገባው የተሽከርካሪው አጠቃላይ ወጪ እንደሚከተለው በር
591, 000 ይሆናል::

ብር

- የተሽከርካሪው ወጪ	500,000.00
- የተጨማሪ እስት ተክስ	75,000.00
- የዕቅ መጠና እና ተተረክርድር ጥን	5,000.00
- ስም ለማዘዣ የተከናወል	<u>11,000.00</u>
መቶላለ ወጪ	<u>591,000.00</u>

መከናወነው ለንብረት ማውጣት በተዘጋጀው ቅጽ 22 ከግምኝ በትር የሚመጣው እናይ
በተመለከተው ወጪ ስምን በ "፳.፻" ወሰኑ የሚከተተውም ይከው ወጪ ነው::
ንብረቶች በስጠታ ሲገኘ የንብረት ክፍል የስጠታውን ስርዓቱዎት ከተ ማግኘት አለበት::
ይህም ስቃውን ከገዢና ለማውጣት መሠረቱ ስለሆነ አጠቃላይ ገዢ ለገኘ የሚችል
መረዳት ነው:: ይህም ካልሆነ የንብረቱ ወጪ ከእርግታ ሲቋሙ በረከው መጠየቁ
ይኖርበታል:: ከዚያም ይህ የገንዘብ መጠን በሞክሩ 19 እና 22 እንዲሁም በ፩.፻
እንዲያሳይ ይፈጸማል::

ቦግንባታ ለይ ያለ ቁጥር 302ኛ

ከላይ እንደተገለጻው በግንባታ ለይ ያለው ቁጥር 302ኛ የሚሸጠው የሥራ ነገዴት ይሞር ለራው እስከጠናቀቃ ያለውን አጠቃላይ የሚያጠሩበት በቀጥታ ከዚህ ውስጥ የሚጠቃለው የሚከተሉው ነው::

ሀ) የበታ (ሳይት) መሆኑን ወጪ::

ለ) የአድራሻው ጽብረት መሳወገኝና በታወንግ ለመልስ ግንባታ የሚዘጋጀ ግምት ወጪ::

ሐ) ለጠበቀች፣ ለአንቀጽ ግንባታ ባለሙያዎች፣ ለአነፏነርቶ ከግንባታው ጋር የተያያዘ መያዙ ክፍያ::

መ) ለቀድሞ ባለቤዕታዎች የተደረገ የካሂ ክፍያ::

መ) በግንባታው ወቅት የተደረገ ክፍያዎች በመሳሪ፣ በደረጃቸቱ በራሳ የተገኘ ክሆኑ በግንባታው ለይ የተሰተኞ ሲሆን የሚታወቁ የሚከተሉ ወጪች ይመወዝ ይከተታል::

የመንግሥት መ/ቤቶችን በማመልከት የወጪው መረጃ ከፋይናንስ የሥራ ክፍል ይገኘል:: የወጪ መግዛዣችና ተግባር ለዕቃ ግምት በት ወይም ለቁጥር 302ኛ አስተዳደር የሥራ ክፍል መሰጠቱ አግባብነት አይኖረውም::

አዲስ ግንባታ እንደተሸጠው ወያዙዎት የፋይናንስ ክፍል ለግንባታው ልዩ የአሳሳቢ ቁጥር በመከፈት ወጪዎችን ክፍያዎችን እያመዘገበ እንዲያከማች የሚያስፈልገት ነው ነገሮች እንዲፈርስት ያስፈልጋል:: የአሳሳቢ አያያዝ አመዘጋበብ ለሥራቱ በሌላ ክፍል ይገለጻል::

የግንባታው ውጤ ተጠናቆ የተጠናቀቀውን ጽብረት የቁጥር ጽብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል
እንዲረከብ ለመጥቅ በበት-ለ ክንብረቱ ወር የተያያዘው አጠቃላይ ውጤ የዚህ ያህል እንዲሆነ
መረጃውን እንዲሰጠው የፋይናንስ የሥራ ክፍልን ይጠይቷል፡፡ ይህ የተከማጥ ውጤ በቁጥር
�ብረት መመዘገበያ ክርድ (፪C) ላይ የሚከተሉት የንብረቱ ውጤ ይሆናል፡፡

6. በመዘገበ ላይ ስለሚደረገ ማስተካከያዎች

P“እኔ ሲሸ.” ተግባር ከተከናወነና ለቁጥር 30/2016-ቁጥር ፭፻ ተሰጥቶ የሚገባው በ“፻፻” እና በ“፻፻” ላይ ከተጠናቀቀ በቻላ መደበኛው የቁጥር 30/2016-አስተዳደር ለራ ይቀጥላል፡፡ ቁጥር 30/2016-ለተጠቀማለውች የመሰጠቱ፡ በማንኛታ ላይ የነበሩትን ጊዜያዊ የሚጠናቀቀና ወደ ቁጥር 30/2016-ን የሚሆናል፡፡ ጊዜያዊን ከእኔም በለይዘታ ወደ ለለ የሚሆናል፡፡ የተጠለሽና የሚይፈልጉ ጊዜያዊን ወደ አገልግሎ ጊዜያዊ ማከማያዊ መጠዘን የመመለሰ ተግባራት ይቀጥላል፡፡ በዚህ ክፍል ዕለት ተዕለት ስለሚከናወነት የቁጥር 30/2016-አስተዳደር ሂደትና በጥቅም ላይ ስለሚውለት ቁጥር ማብራሪያ ይሰጣል፡፡

6.1 የአዲስ የንብረት ባንክ

የቁጥር 30/2016- ባንክ የሚከናወነው የመንግሥትን የግዢ ለመኖት ተከትሎ እንደማንኛውም አላቸ ዕቃ ነው፡፡ ይኸው የመንግሥት መ/ ቤቶች የግዢ እንቅስቃሴ አካል ነው፡፡ የተገኘ ቁጥር 30/2016- ወደ መጠዘን ይገባል፡፡ መንግሥት ካለውን ባንክ ገንዘብ የተገኘ፡ ለመንግሥት መደበኛ እንቅስቃሴ የተገኘ፡ በመንግሥት ለሚከናወነው ተረክክቶች የተገኘ፡ በስጠትም ይህን በዝወው-ወር የተገኘ በመንግሥት አላማ የተገኘ ቁጥር 30/2016- ባንክ የተገኘ ቁጥር 30/2016- ለሚከናወነው ተከትሎ ወደ ባንክ በት ገዢ ለማሳደግ ለመኖሩን ተከትሎ ወጪ ይልተደረገን ጊዜያዊ መጠቀም ለፈቻቃድለት አይገባም፡፡

ገምና በተ 30ኛ ስራው የቁጥር 30ኛ ገዢ ይረዳኝ (ጥቅም 19) ይቀርባል::

- የመጀመሪያው (አርጌናል - ውናው) ለአስፈላጊው ይሰጣል::
- 2ኛው ለፋይናንስ የሥራ ክፍል ይለከና ከመከራይ ለነፃ ጋር ይያያዘል::
- 3ኛው ለቁጥር 30ኛ አስተዳደር የሥራ ክፍል ይሰጣል::
- 4ኛው ገዢቱን ወጪ ለይረጋው ለመጋዘን ክፍል ይሰጣል::
- 5ኛው ለይነትና ከጥራዎች ወሰጥ ተያይዘ ይቀመጥል::

የንብረቱ ታሪክ የንብረቱ አስተዳደር የሥራ ክፍል ካንድ መቀመጥ አለበት:: ገምና በተ የሚረከባቸው የሰነድ ከተወቻቸው በሙሉ ለምሳሌ የዕቃ እቅራቢው ይረዳኝ ከተ፣ የዕለት ከተ ስቃም ከርክር ከተ፣ የግብር ዘከላፊነት ከተ እነዚህ በሙሉ ከተ ተደርጋው ከጥቅም 19 ጋር ተያይዘው ይቀመጥል:: ይህ ፊልም ከደንበ ለነፃ ጋር በንብረቱ አስተዳደር የሥራ ክፍል ወሰጥ በአቅራ ቁጥር ተደርሱ ይቀመጥል:: አንድ ለው የንብረቱን ታሪክ ማውቅ ሲፈልጋ ከነዚያ ቁጥር ወሰጥ የሚፈልገውን በቀለሁ ለያገኝ ይችላል::

ቁጥር 30ኛ ከገምና በት ለመጠ የቁጥር 30ኛ ወጪ ይረዳኝ (ጥቅም 22) ተቀና ለይ ይውለል::

አንድ ወይም ከእንድ በላይ ቁጥር 30ኛ በታላፊነት ለማያውጥ ለእንድ ለው ለመጠ አንድ የቁጥር 30ኛ ወጪ ይረዳኝ በቻ መጠቀም ይገባል:: ይሆ የዕቃ ወጪ ለነድ እንደረረሰው ወያዣውን የንብረቱ አስተዳደር ክፍል የሚከተሉትን ተግባራት ይከናወናል::

1. የቁጥር 30/2016 ነ-ከከለኛ ምድብ መለያት - የቁጥር 30/2016 ምድብ ቁልጊዢ ሲል ተበራሪቷል፡፡ ገ-ከከለኛው ምድብ ከተለየ በኋላ ስለቁጥር 30/2016 ያለው የመረጃ ጥሩት ይረዳገባል፡፡ ለመጀመሪያ ገዢ የመጠ ለያት ያሉ የበረታች ካሉ ከእምነሰው ወር በመመከከር ምድብ ይሰጣቸል፡፡
2. ለንብረቱ የመለያ ቁጥር (T3) መሰጠት - የመንግሥት መ/ በቶች የንብረቱ መለያ (PIN) ቁጥር መመዘገበያ ቁጽ ይይዛል፡፡ የዘመ መዝገብ ዓለማ ለአንድ ምድብ ቁጥር የተሰጠውን የመጨረሻ ቁጥር ለማመልከት ነው፡፡ ይህንን መዝገብ መጠቀም ለተለያየ የበረታች ተመሳሳይ “PIN” እንዲደለጥ የሚያጠኑ ሲሆን በተጨማሪም “T3” ቁጥርና ጥቅም ለይ ስይውሉ እንዲይዘለሉ ለመከታተል ይረዳል፡፡ (የንብረቱ መለያ (PIN) ቁጥር መመዘገበያ ቁጽ በቅጥያ VII ተመልከት)፡፡ እኩሉ ለጠብት ቁጥር የበረታች የ“T3” ቁጥርና የሚሰጥ ለመለያ የሚሰጥ ለመለያ ለመስጠና ምልከት ማድረግ ይኖርበታል፡፡ “T3” ለቁጥር 30/2016 በመለያ የሚሰጥ ለመስጠና በተጨማሪ ከቆጠ የበረታች ተርጉም አንቀጽ 1000 ወጪ በቶች ያለቸውንና ከዓመት በላይ ለማስጠና የሚችለትንም ምምር ያካትታል፡፡
3. የበረታችን በ“UC” ለይ መመዘገብ - ይኸ መዝገብ ሁ-ለቱንም ማለትም በቁጥር የበረታችን የሚችበትን ወጪው ከበር 1000 በላይ የሁተትን ቁጥር የበረታችና ከዘመ በቶች የሁተትን ነበር ግን የቁጥር የበረታችን ባህል ያለቸውንና ያካትታል፡፡ በ“UC” ለይ ለማለያ የሚገባቸው አስፈላጊ ከርክርና በመለያ መሞላት አለባቸው፡፡

4. የጋዥው ለቁጥር ፩፻፭ነት ከተወሰነው ከዘምታናው መጠን ከፍ በለው የተገኘ ሲሆን
ንብረቱን በ“FAR” ላይ መመዘገበ፣ የጋዥው ከዘምታናው መጠን በታች የሆነ
አገልግሎታቸው ግን ከእኔና ዓመት በለይ በሆነም እንዲን በ“፳.፷” ላይ በቁጥር
ንብረትነት አይመዘገበም፡፡ የቁጥር ፩፻፭ነትን መመዘኛ የሚያጠቃለት በታች በ“፳.፷”
ለይ ይመዘገበል፡፡
5. “PIN” በቁጥር ንብረቱ ላይ ስለማተም - ይህም ቁልጥ ሲል በዚህ ማኅዋል ወሰኑ
በተሰጠው መመሪያ በሙሉ፣ በተመረጠው ዘዴ መጨረሻ የሚከናወን ነው፡፡
የትናቀቃውንም በዚ ተከትሎ በቁጥር ንብረቱ ላይ “T3” በታችም ተብሎ ለተጠቀማው
ከመተላለፈ በፊት “T3” መታተሙ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ይህም በተጠቀማው
የበታች ሂቀት ምክንያት በንብረቱ ላይ “PIN” ስይይሩን እንዲይዘግቡ ከማድረጋገም ሌላ
እንዲያደርግም ይረዳል፡፡
6. ቁጥር ንብረቱን ለተጠቀማው ማስረከብ - ይህ የመጨረሻው ለሆኑ ነው፡፡ ቁልጥ ያለ
እንቅስቻለውች ሁሉ መጠናቀቁ ያለባቸው ቁጥር ንብረቶች ለተጠቀማው
ከመተላለፈቸው በፊት ነው፡፡

6.2 በግንባታ ላይ የለ ገብረት ወደ ቁጥር ገብረትነት ማስተላለፍ

ከገኘው ወጪ የቁጥር ገብረቶች አንቀጽ ምንም ቁጥር ገብረቶችን ማስተካበት ወይም በራሳ
መንግባት ነው:: በዚህ ሽቦም አንቀጽ የተለመደ ምሳሌ ነው::

በ“ICC” ወቅት የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል በግንባታ ላይ የነበሩትን አንቀጽ
በማጠቃለያ መንጠረቻ (FAUCST) መዝግበ ይሆናል:: መንጠረቻ በግንባታ ላይ የነበሩትን
አንቀጽ ከCNC ያመለከተል:: የነበሩ ገብረቶች ግንባታ ተመናቸ የንብረት አስተዳደር የሥራ
ክፍል አንቀጽዎን ተያቄ ስፈርጊለት በበት-ለ የሙ/ቤቱ ቁጥርንስ ሥራ ክፍል የተጠራቀመውን
የእያንዳንዱን አንቀጽ ወጪ መረጃ አንቀጽቀርብለት ይጠየቁል:: በዚህ ወጪ መሠረትም የቁጥር
ንብረት ምዝገባው ሲደንብ ይከናወናል:: እንደማንኛውም ገብረት የተገኘው ገብረት በ“UC”
እና በ“FAR” ላይ ይመዘገባል:: እነዚህን የመሰሳለ ገብረቶችን ለመጠበቅ ቤሉነት በተሰጠው
የሥራ ክፍል ስም “UC” ይከናወናል::

ገብረቶች ለመጀመሪያ ገብረቶችው ለጀመር የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል አንቀጽ
ዓይነት ገብረቶችን በ“FAUCST” ላይ አንቀጽመዘገበ ያደርጋል:: በዚህ ወቅት በ“የሳ” እና
በ“ፋር” ላይ ምንም ዓይነት ምዝገባ አይከሂድም:: ግንባታው እንደተጠናቀቀ ካለው የየናቶው
ሂዳቶች ተግባራዊ ይሆናል::

የተገኘበት የኢትዮጵያ ገብረት መዝክር በንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል በተከራቸት ፊይልዎች
ውሰድ ያቀመጣለ:: በመዝክሩ ወሰድ የሚከተሉት የግንባታው ወል:: ለሥራ ክፍል የተዘኑ
እና የተቀኑለት ድጋፍበዥቶ:: አግባብነት ያላቸው ለለም ድጋፍበዥቶ:: ቤታዊ ወይም
የመጨረሻ ሰነዶች ድጋፍበ:: የፋይናንስ የሥራ ክፍል የንብረቱን የተጠቃለለ ወር
እንዲያስታውቷ የተጠየቀበት ድጋፍበ:: የፋይናንስ ሥራ ክፍል ወጪዎን ለለም አግባብነት
የላቸውን እርምጃው በተመለከተ ያስታውቀበት ድጋፍበ ዓይነ::

6.3 በተጠቃሚዎች መከከል የንብረት ማስተላለፍ ሲከናድ

ንብረቱ በአካል ወደ አገልግሎት ገብረቶች መጋቢት ስይመለስ ከእናድ ገብረት መጣ ወደ ለለ
ማስተላለፍ ይችላል:: በዚህ በትል የሚከተሉት እርምጃዎች ይመለከል::

1. አስፈላጊውና ተፈላጊው ከንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል አንድ በመቅረብ
ጥፊትታቸውን ይገልጻለ::
2. የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ጥያቄውን ከተቀበለው:: የቁጥር የንብረት
ማስተላለፈ ቁጽ (FATF) በዚህት ከተወቃቻ በሁሉም ተጠቃሚዎች ተዘጋጀቶ
ይቀርባል:: (ናሙናውን በቅጥያ VIII ይመለከቱ)::
3. የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ገብረቱን በአካል እንዲመለከት እንዲሆናል
ዘመናቸውን ለማጠናቀቁ ከዚህተኛው እንዲገኘ ይመድባል::

4. የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ዘላሽ “FATF” ላይ በመፈጸም ገዢውናን

ያዥድቃል::

5. “FATF” በዚህት ከተ ተሞልቶ እንዲማከተለው ይመሱሙሉ::

- የመጀመሪያው ከተ - ገበሩቱን ለሰተተለፈው ተጠቃሚ ይሰጣል::
- ሆኖተኞች ከተ - ለተረከበው ተጠቃሚ ይሰጣል::
- ሆኖተኞች ከተ - ለንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ይሰጣል::

6. ሆኖተኞች ከተ በመጠቀም የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል በ“UC” ላይ

አስፈላጊውን እርማት ያደርጋል:: የተጠቃሚው ስም ወደ አዲስ ተጠቃሚ
ስም ይሰውጣል:: የበታ ለውጥ እስከልተደረገ ይረዳ “PIN” እጅግኩልም::

7. “FAR”ን በተመለከተ ግን ማሽኑም ያደረጋል:: የሥራ ወይም የበታ ለውጥ

ከተደረገ ወና ለውጥ በመሆኑ በ“FAR” ላይ ለውጥ ያደረጋል:: የአዲስ በታና
የ“PIN” ለውጥ (በበታ ለውጥ ምክንያት የሚለውጥ ካሆኑ) ኮርክር በ“FAR”
ውጥ እንዲስቀር ያደረጋል:: በእርምጃ የ“FAR” ላይ ይርሱ ከመዘገብ ይልቀ
አዲስ “FAR” ማዘጋጀት የተሻለ ይሆናል::

ንብረትና ወደመጋቢት ስለመመለከ

በቁጥር 302ኛ አስተዳደር ሥርዓት ያገልጻን ጽብረት ወደ መጋቢት መመለከ የመጨረሻው ይረዳ ነው:: እኔም ጽብረት ወደ የምኑ በት ስመለከ ቁጥር 302ኛ መሆኑ ያቀምና የአላዊ ዕቃ ክፍል ይሁናል:: በቁጥር 302ቱ ላይ ለሰነታ ደርጋቶች እኔም ማስወገድ:: ፈታትቶ ለሰነታ ተመሳሳይ ጽብረቶች በመለዋወጪ ዕቃነት እንዲያገልጻ የማድረግ ሥራዎች ለቀጥሉ ይችላለ:: እነዚህ ደርጋቶች የቁጥር 302ቶችን ሥርዓት ማስተዋናል የለባቸውም::

የዕቅ ወይም የንብረት ገቢ ይረዳኝ (ጥናል 19) ተብሎ የሚታወቁው ስነድ ለቁጥር 302 አስተዳደር ሥርዓት እንዲሆም ለሰኞ አስተዳደር ሥርዓት ጥቀም ላይ ለመል ይችላል:: በተለይ ቁጥር 302ቶች ወደ አገልግሎት ጽብረቶች መጋቢት ስመለከ የሚመራበት ስነድ ነው::

አመራር እንደሚከተሉው ይሁናል::

1. ጽብረቶችን ለመመለከ የሚፈልግ ተጠቃሚ ወደ ጽብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል እኔም በመቅረብ ጽብረቱን ለመመለከ መፈለገን ይገልጻል:: ተጠቃሚው የሚመራበት ሥራ ክፍል ለንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ማስታወሻ ወይም የማጣሪያ ይዘሩበ ወይም ተመሳሳይ የዘጋጀል:: ከዚህ በኋላ ወደሚቀጥሉ ሂደት መተለለና ይችላል::
2. የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ከመተካቸው እኔምን መድቦ ጽብረቶችን በአካል እኔዲያይ ይኖርባል::
3. የተጠቃሚው “UC” ቤታዊ ጽብረቱ በስሙ የተመዘገበ መሆኑ ይረጋግጣል::
4. ጽብረቶች በ“UC” መሠረት መሆናቸው ከተረጋግጧ ስምምነት በአራት ከተ ይሞላና ለንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ይለፈ እኔዲወደቁ ይቀርባል::

5. በ(ጥቅም 19) ላይ የሚጥለው ወጪ ገዢያዊ ቤት በማመልከት ጥሩ
የነበረው የንብረቱ የመዘገበ ወጪ ይሆናል::
6. ገብረቶች ወደ አገልግሎ ገብረቶች መጋቢት ይለከሉ::
7. የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍልን ከተወቻ በመጠቀም የቆጣሪ ገብረቶች መዝግበት
ይስተካከሉ:: “UC”ው የሚሰተካከሉው ተጠቃሚው ከወሰኖችው ገብረቶች ጥቂቶችን
በታ የመለስ እንዲሆነ ነው:: ተጠቃሚው የወሰኖችውን ገብረቶች በመሳሪ ከመለስ
“UC” ይመረኝል::
8. FAR በተለየ ፍቃድ ለበቃው ወደ መጋቢት የተመለሱ ቁጥር ገብረቶች” በማል ሥም
ይከራከለታል::
9. ቁጥር ገብረቶች እንደገና ከመጋቢት ወጪ ሲደረገ (ጥቅም 22) ከጥቅም ላይ ይመለል::
በቃክ ላይ የሚጥለው ወጪ የቆጣሪ ገብረቱ የመዘገበ ወጪ ይሆናል::
10. ቁጥር ገብረቱ እንደገና ለተለየ ተጠቃሚ ነገር ጥን እንደ ቅድመው ተጠቃሚ
በተመለከቶ በታ ሆኖ ሆኖ ከመጋቢት እንዲመጣ በደረግ “FAR” እንደገና መንቀሳቀስ
ይፈጸማል::
11. ገብረቶች እንደገና ከመጋቢት እንዲመጠ ሲደረገ በታው ከቀድሞው የንብረት በታ
የተለየ እስከልሆነ ድረሰ በንብረቱ ላይ የተባሸው መለያ ቁጥር (PIN) አይለውጥም::
12. ገብረቱ ወደፊላ በታ ለማንኛ ተጠቃሚ ከመጋቢት ወጪ ተደርሱ በስተ “FAR”
ይስተካከሉ (በታ በአዲስ ሌተካ ይጠበል)::

የንብረቶች የበር ማውጣት ቁጽ

የንብረቶች ከመሥራያ በቱ ቁጥር ၇၀. ለጥገና፡ በጊዜያዊ ትወስኑ፡ መዘተ. ለመጠ. ይቻላለ፡፡
ለይህ ተግባር የቆጣጧሪያ ጥብረት በር መውጣቱ ልዕሊ(GP)(ቅጥያ XI ነት ተመልከተ) ለዘመኝ
እንደሚከተለው ለሰራው ይገባል፡

- የመጀመሪያው ለበር ማውጣቱ ከበር ለይ ለጥበቃ ይሰጣል፡፡
- ሁሉታዊ ቁጽ ለቆጣጧሪያ ጥብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ይሰጣል፡፡
- ሁሉታዊ ቁጽ ለይሸፈድ ከጥራዎት ወር ተያይዞ ይቀመጣል፡፡

የንብረቱ መያወቄ/ ተጠቃሚ ቁጽን ከንብረቱ አስተዳደር ክፍል ይመስቀል፡፡ የንብረቱ አስተዳደር
የሥራ ክፍል በበከለ ሁኔታውን ክጠና በጃላ ቁጽ እንዲሞላ ይፈቅዶል፡፡ መያወቄ የቆርጊ
ተቀባዩ ቤትዎች ቁጽን ከፊርማው በጃላ ቁጽ ለንብረቱ አስተዳደር የሥራ ክፍል ለቀርቡት
ንብረቱ እንዲወጣ ይፈቅዶል፡፡ የቆሻ እንደ ቁጽ ጥብረቱን ለማያወጣው ተጠቃሚ የሚሰጠው
በሆነ ተጠቃሚዎች በበከለ ጥብረቱን ከግብዎ ለያወጣ ቁጽን በበሩ ለይ ለማጥናው የጥበቃ
ክፍል ያስረካባል፡፡

የጥበቃ እና የንብረቱ አስተዳደር የሥራ ክፍሎች የበር ማውጣት ቁጽችን በማግበት በፋይል
ውስጥ ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል፡፡ የንብረቶች ለመለሰ የጥበቃ እና የንብረቱ አስተዳደር የሥራ
ክፍሎች ቁጽችን ይመርሱል፡፡ ሆኖም “ተመልከል” የሚል የአቶ በቅጽና ዓቶ ለይ በማስረጃ
ይከናወናል፡፡

7. የጊዜያዊ ውጤ የአሳሰብ አመካቸው

7.1. ቁጥር 30/2016

Pተሽከላው በሥራ ሌይ ያለው የኢትዮጵያ መንግሥት የአሳሰብ አያያዝ ለመኖት ቁጥር 30/2016 አይነት-ትም:: ሆኖም የጊዜያዊ ውጤ በተሽከላው በጥሩ ገንዘብ ሌይ የተመሬት የአሳሰብ አያያዝ ለመኖት እና ሁሉትና ዕቅ አይመዘገበም:: በአሳሰብ አርባው ማንጠረቻ (በጽርት እና አካውንት) ወሰጥ የተካተቱት ተስቦኩዎችና ተከኔቶች አሳይቷል በቻ ዓይነው:: የተካተቱት ጥሩ ገንዘብ እና ጥሩ ገንዘብ-አካል፣ ተስቦኩዎችና ተከኔቶች፣ ሌተር እና ክራይት እና የተማሪ የጊዜያዊ ውጤ “አክራይ” ዓይነው::

እሁን ያለው የአሳሰብ አያያዝ ለመኖት ወደፊት ወደ “አክራይ” የአሳሰብ አያያዝ ለመኖት ሲለውጥ የቁጥር 30/2016 ውጤ በሁሉትና የሚያዘው ይሆናል:: የተማሪ የ“አክራይ” የአሳሰብ አያያዝ ለመኖትን በሥራ ሌይ ለማዋል መማለት የሚገባው ቅድመ ሆነታዎች ይኖራል:: እነዚህም የበጀት አመራር ለመኖትን ማሳደግ፣ የበጀት ማተዋልን ማሻሻል፣ የአሳሰብ አያያዝ ለመኖቱን እና ማድረግ እና የአሳሰብ አርባው ማንጠረቻ (ጽርት እና አካውንት) ማሻሻል ዓይነው:: የ“አክራይ” የአሳሰብ አያያዝ ለመኖት በእሁን ቀን ለምን ተግባራዊ ለሆነ እና ማግኘት እና ማቅረብ::

በ“እክዕዥ” የአዲስ አበባ ሥርዓት ስቂሮ ገብረታኝ ክፍያ ሲከናወን በቀጥታ እና ወጪ አይመለንበም:: በማካተለው ሆነታ ስቂሮ ገብረታኝ (በሁበትነት) ይመዘገበል::

ግብር 5 - በ“እክዕዥ” የአዲስ አበባ ሥርዓት ስቂሮ ገብረታኝ አመዘጋጅ

ገኘል እና ክፍያ ከጥቅምትC በ15,000.00 በር በጥራ ገንዘብ ገዢ እንበል:: በ“እክዕዥ” የአዲስ አበባ ሥርዓት አመዘጋጅ የማካተለውን ይመለሳል::

	የአዲስ አበባ ክፍያ	ዶ.ብ.ት	ክሬዲት
ክፍያ ከጥቅምትC	4531	15,000.00	
ጥራ ገንዘብ	4531-1		15,000.00

የግዢ መጨረሻ የእርሱና ቅናሽ ይሰላና በውጭነት ይመዘገበል:: የእርሱና ቅናሽ ተመጥ 10 በመቶ በ.ሆን የውጭው አመዘጋጅ እና ወጪ አይመለንበም::

	የአዲስ አበባ ክፍያ	ዶ.ብ.ት	ክሬዲት
የእርሱና ቅናሽ	6313	1,500.00	
የተጠራቀመው የክፍያ ከጥቅምትC እርሱና ቅናሽ	4531-1		1,500.00

ከላይ እና ወጪ አይመለንበም:: ለክፍያ ከጥቅምትC መግዛት የተመለከው የግዢ በጀት 15,000.00 በር በመለከት ከጥቅምት ለይ ወጪ መለያ:: ይህንን እና ወጪ የአዲስ አበባ ሥርዓቱ የግዢ በመለከት የሚመለከው 1,500.00 በጀት የእርሱና ቅናሽ እና መለያ የተከፈለው ክፍያ አይደለም:: በተከፈለው ዓመታት ለክፍያ ከጥቅምትC መግዛት በጀት በይኖርም ለማቅጥለት ካውን ዓመታት የውጭ መግለጫው በየግዢ 1,500.00 በር የእርሱና ቅናሽ ይሳይል:: በመሆኑም በጀቱ ከተከፈለው ዓመታት ለክፍያ ከጥቅምትC መግዛት በጀት በይኖርም ለማቅጥለት ካውን ዓመታት የውጭ መግለጫው በየግዢ 1,500.00 በር የእርሱና ቅናሽ ይሳይል::

የተማሪለ የ“እከርዎል” የአዲበ አያያዝ ሥርዓት በሥራ ሌይ እስከውል ይረስ የቁጥር 302ኛ
ወር (እንዲሁም አንበሳትመንትን፣ በሙዕከን ያለ ጽብረቶችን፣ በሙንጻድ ያለ ጽብረቶችን
የረጅም ገዢ በፊርማችን) በአዲበ መግለጫዎች ሌይ ማሳየት አይችልም፡፡ በሙሉነም የአዲበ
መግለጫዎች መቀሚች ወሰን ያደርገዋል፡፡

የ“እከርዎል” የአዲበ አያያዝ ሥርዓት በሥራ ሌይ እስከውል ይረስ የሚያገለገል መሽጭራያ
የአውራር ሥርዓት በዘመኑ መግለጫ ወሰጥ የተካተተ ለሆኑ ይከናወ በከልል “የእትቶች
እውቅድ-አዋጅ መንግሥት የአዲበ አውራር ሥርዓት መግለጫ ቁጥር 3፡ ቁጽ 11፡ የለለዎች
ንብረቶች እና ዕዳዎች ፊልበ አያያዝ ሥርዓት” በሚለው ሌይ የተመሠረተ ነው፡፡

የመሽጭራያው አውራር ሥርዓት ዓንበሳት አሁን በሥራ ሌይ ያለውን የባድትና የአዲበ
አያያዝ ሥርዓት ሰያጻልስ የቁጥር 302ኛ ወር በአዲበ መግለጫዎች ወሰጥ እንዲጠበቅ
ማድረግ ነው፡፡ ጉልጋሎችም አያንዳንዱ መ/ቤት ምን የህል ወር ያለው ቁጥር 302ኛ በሥራ
ለይ እንዳዋለ መረጃ ለመስጠት ሲባል ነው፡፡

የየመ/ቤቱ ፊልበ የሚሠራው አካል ክፍል ክፍል በዚህ በታች በተዘረዘሩው መልካ የአዲበ ሌጅቶች
ይከናወል፡፡

ለቁጥር ፪፻፭ - የሚከተሉት የአዲስ ቁጥር ይከፈታል፡

ገዢ	የአዲስ ክፍ
መከና እና ለትራንስፖርት የሚያገለግለ ተሽከርካሪዎች	4521
አውጭነት፡ ይልጣም፡ ወዘተ.	4522
ጥንት እና ማሽነዎች	4523
ወታደሏዊ መማርያዎች	4524
ለመኖሪያ የተወሩ ስንጋዎች	4525
ለመኖሪያ ያልተወሩ ስንጋዎች	4526
መሠረት ልማት	4527
ለወታደሏዊ ዓለማ የተወሩ ስንጋዎች	4528
ለቀሳቀስ ተግባራማዎች	4529
ቀም ከበት እና የመንግሥት እንሰሳዎች	4530
የበር መማርያዎች	4531

ለተጠሪዎች የቁጥር ፪፻፭ እርምጃ ቁጥር - የሚከተሉት የአዲስ ቁጥር ይከፈታል፡

ገዢ	የአዲስ ክፍ
መከና እና ለትራንስፖርት የሚያገለግለ ተሽከርካሪዎች	4521-1
አውጭነት፡ ይልጣም፡ ወዘተ.	4522-1
ጥንት እና ማሽነዎች	4523-1
ወታደሏዊ መማርያዎች	4524-1
ለመኖሪያ የተወሩ ስንጋዎች	4525-1
ለመኖሪያ ያልተወሩ ስንጋዎች	4526-1
መሠረት ልማት	4527-1
ለወታደሏዊ ዓለማ የተወሩ ስንጋዎች	4528-1
ለቀሳቀስ ተግባራማዎች	4529-1
ቀም ከበት እና የመንግሥት እንሰሳዎች	4530-1
የበር መማርያዎች	4531-1

ለቁጥር ፩፻፭ ዓ.ንድ - የሚከተሉት የአሳቢዎች ይከራታል፡

የክፍል	የአሳቢው ክፍል
መከና እና ለትራንስፖርት የሚያገለግለ ተሽከርካሪዎች አውጭነት ይፈላማውች፡ ወዘተ.	5721 5722
ተለንት እና ማሽነዎች	5723
ወታደሏዊ መማረዎች	5724
ለመኖሪያ የተወሩ ስንጋዎች	5725
ለመኖሪያ ያልተወሩ ስንጋዎች	5726
መሰረተ ልማት	5727
ለወታደሏዊ አለማ የተወሩ ስንጋዎች	5728
ለቀሳቀስ ተግባራማቸው	5729
ቀም ከበት እና መንግሥት እንሰሳዎች	5730
የበር መማረዎች	5731

ለቁጥር ፩፻፭ ዓ.ንድ “ከንተሸ” - የሚከተሉት የአሳቢዎች ይከራታል፡

የክፍል	የአሳቢው ክፍል
መከና እና ለትራንስፖርት የሚያገለግለ ተሽከርካሪዎች አውጭነት ይፈላማውች፡ ወዘተ.	5721-1 5722-1
ተለንት እና ማሽነዎች	5723-1
ወታደሏዊ መማረዎች	5724-1
ለመኖሪያ የተወሩ ስንጋዎች	5725-1
ለመኖሪያ ያልተወሩ ስንጋዎች	5726-1
መሰረተ ልማት	5727-1
ለወታደሏዊ አለማ የተወሩ ስንጋዎች	5728-1
ለቀሳቀስ ተግባራማቸው	5729-1
ቀም ከበት እና መንግሥት እንሰሳዎች	5730-1
የበር መማረዎች	5731-1

የአዲስ ሆኑታ የሚከተሉውን ይመስላል፤

የአዲስ ካፍ	የአዲስ ካፍ	ይህን	ክልል
ቁጥር 3027 የተጠሪው የእርሱና ቁጥር የቁጥር 3027 ፊ.ንድ የቁጥር 3027 ፊ.ንድ ከንትራ	4521-4531 4521-1-4531-1 5721. 5731 5721-1-5731-1	ይመምራል ይቀኑል ይቀኑል ይመምራል	ይቀኑል ይመምራል ይቀኑል ይመምራል

የቁጥር 3027 ውጤ ስ.መዘገበ የሚከተሉውን ይመስላል፤

ይህን	ክልል
የቁጥር 3027 የቁጥር 3027 ፊ.ንድ	ይመምራል
	ይመምራል

የእርሱና ቁጥር ስ.መዘገበ የሚከተሉውን ይመስላል፤

ይህን	ክልል
የቁጥር 3027 ፊ.ንድ ከንትራ የተጠሪው የእርሱና ቁጥር	ይመምራል
	ይመምራል

ቁጥር 3027 ውጤ መጋቢት ስ.መለሰ ሁሉት ምዝገባዎች ይከኔወል፡፡

1) የቁጥር 3027 ውጤ ስ.መዘገበ፡

ይህን	ክልል
የቁጥር 3027 ፊ.ንድ ቁጥር 3027	ይቀኑል
	ይቀኑል

2) የተጠሪው የእርሱና ቁጥር ከመዘገበ ለመስረዝ

ይህን	ክልል
የቁጥር 3027 ፊ.ንድ ከንትራ የተጠሪው የእርሱና ቁጥር	ይመምራል
	ይመምራል

ከዚህ በላይ እንደሚታየው የቁጥር 3027 ውጤ መረጃ ለመስጠት ሲባል በአዲስ መግለጫው

ውሰጥ የተመዘገበ በሁኔታ የተያዘው ከፈ.ንድ ሂሳብ፡ የእርሱና ቁጥር ከቁጥር 3027

እ.ንዳ ከኩትራ ሲሳበ ገዢ ስ.ቁጥር የአዲበ ወጪት ካርድ ይሆናል፡፡ ይህንን በተመለከተ
እንደ ባሳሌ እንመልከት፡-

ጥቅም 6 - የቁጥር ንብረት ወጤ በአዲበ መግለጫ ወሰጥ እንደሸት እንደማካተት፡-

የትምህር መነሻና (ትም) እንደ መከና በብር 300,000 ገብ፡፡ ክፍያውጥ በይኬ ተፈጻሚል፡-

1) በተሽከላው በጥሩ ገንዘብ ላይ በተመሬታ የአዲበ አያያዝ ለመገኘት (Modified Cash Basis) መሠረት መቆጠቶ የአዲበ የምዝገባ፡-

	የአዲበ ክፍያ	ዶብት	ክልሎት
መከና የመንግሥት ተሽከርካሪዎች በግንዘብ የለ ገንዘብ	6311 4102	300,000	
			300,000

2) የቁጥር ንብረቱን ወጤ በአዲበ መግለጫው ላይ ለማሳየት፡-

	የአዲበ ክፍያ	ዶብት	ክልሎት
ቁጥር ንብረት መከና የቁጥር ንብረት እ.ንዳ	4521 5721	300,000	
			300,000

ከዚህ በለይ በተመዘገበው መሠረት የቁጥር ንብረት ወጤ ማይኝል፡፡ በአንድሩ የቁጥር ንብረት
እ.ንዳም እንዲሁ ማይኝል፡፡ ሁሉቱ ስ.ቁጥር የአዲበ ወጪቱ ካርድ ይሆናል፡፡ የአዲበ መግለጫውን
አያዘውጥ፡፡ በዚህ መንገድ ሁሉም ቁጥር ንብረቶች በአዲበ መግለጫው ወሰጥ በመዘገበ
ጥና የህል ገንዘብ በቁጥር ንብረት ላይ እንደፈሰሰ ሲለማይሳይ የአዲበ መግለጫውን የበለጠ
መረጃ ስጠል ይደርግዋል፡፡

7.2 የቁጥር 30/2016 ውጤ

የአንድ ጽብረት የተገዢበትን ውጤ፣ የገኘና ቅረጥና ለለዕች የሚያገተው ታክክልችን እንዲሆኝ
ፃብራሪ ወደሚገኘበት ለማስፈጸም አገልግሎት ከሚሰጥበት ይረዳ ለማድረሻ የውጭውን ማንኛ
ውንም ወጪ ይጠካል፡፡³

ይህንን በግብር ለማስፈጸም እና ተሽከርካሪ መከና ከፌታን አገር ተዘዘሩ እንበል፡፡
ለተሽከርካሪው የሚከተሉት ክፍያዎች ተፈለጋል፡፡

የውጭውን መግለጫ	ብር
ተሽከርካሪው የተገዢበት ውጤ	300,000
ከተሽከርካሪው ወር የተገዢ የመለዋወጪ ዕቃዎች ውጤ	100,000
<u>30/ስ ድምር</u>	<u>400,000</u>
የገኘና ቅረጥ	
ለገኘና	150,000
ለቅት	45,000
ከተከኑይ ፍሳሽ ላይ የተያዘ ታክክል (Withhold tax)	6,000
ለግብር አገልግሎት ክፍያ	3,000
ለኢትዮጵያ	2,000
ለመርካብ ማንኛያ	7,000
ለወደብ አገልግሎት	2,000
ለአገር ወሰኑ ማንኛያ	2,500
ለጽሕት ለዘረዘሩና ቁጥት እና ለተሽከርካሪው በር ጥገና የውጭ ወጪ	1,500
ለመንግሥት ተራንስፖርት ባለሙስጣን ለሰም ማቅረቢያ የተከፈለ	<u>10,000</u>
<u>30/ስ ድምር</u>	<u>229,000</u>
<u>ጠቃላላ ድምር</u>	<u>629,000</u>

ዋናዎች ወጪዎች የተሽከርካሪውና የመለዋወጪ ዕቃዎች ውጤ ነው፡፡ የተሽከርካሪው ውጤ
የቁጥር 30/2016 ውጤ ነው፡፡ መለዋወጪ ዕቃዎች ተሽከርካሪውን በሥራ ላይ ለማዋል ወካይው
የሚፈልጉ ባለሙያዎች ውጤ ከተሽከርካሪው ውጤ ላይ እርሱመርም፡፡ ባለሙያነት
የመለዋወጪ ዕቃዎች ውጤ እንደአለቁ ዕቃ መቆጠር ይገባዋል፡፡

³ International Financial Reporting Standards (IFRS), International Accounting Standard (IAS) 16, Property, Plant and Equipment.

የተገብረትን ወጪ ስይመምር ለተሽከርካሪውና ለመለዋወጪ ዕቃዎች በድንጋፍ በር 229,000
መሬ ተደርጋል፡፡ ከዚህ ሌይ ለመንገድ ታራንስፖርት ባለሥልጣን የተከፈለው በር 10,000 በቻ
በቀጥታ ለተሽከርካሪው የዋል ነው፡፡ ቁራው በር 219,000 ታሽከርካሪውንና መለዋወጪ
ዕቃዎችን የሚመለከት በመሆኑ ወጪዎን ለይቶ ለመውሰን እንዲታል ወጪው ለሁሉቱ
ለክፈል ይገባዋል፡፡ በመሆኑም ወጪው ለክፈል በር 164,250 (300,000/400,000X219000)
የሆነው ለተሽከርካሪው፡፡ ቁራው በር 54,750 ይገባው ለመለዋወጪ ዕቃዎች ይደርሳል ማለት
ነው፡፡ ስለዚህም በዚህ ሁኔታ ለመንገድ ታራንስፖርት ባለሥልጣን የተከፈለውን መምር
የተሽከርካሪው ወጪ በር 474,250 ÷ የመለዋወጪ ዕቃዎች ወጪ ይገባው በር 154,750 ይሆናል
ማለት ነው፡፡

ይህ ወጪዎን የሚከናወል ሥርዓት በብዛት ወይም በእናድ ሌይ ለተገዘት ቁጥር 30/2016
ያገለግለል፡፡ የሚከናወል ወጪ ከተገዘተው ወጪ ከቅርቡ ስነድ ይወስናል፡፡ ለለው
ጠቅላላ ወጪዎች የእያንዳንዱን የሚከናወል ወጪ መሠረት በማድረግ ለእያንዳንዱ የሚከናወል
ይከፈልል፡፡

ከና በለ እንዲተመለከተው የግኝው ወጪ ምትናና ከተከናወል ሲሆን ሌይ የተያዘውን ቅጂ
(Withhold tax) ይመምራል፡፡ የመንግሥት መሥራይ በቻቻ በግብር ከፋይነት የተመዘገበ
በለመሆናቸው ከፋይዎች ከሚከናወል ወጪ ሌይ መቆመር ይገባዋል፡፡ እንዲጋድ እርዳታ ለጪዎች
የሚሰጠት ገንዘብ ከማንኛውም ቅጂ ብሔሮ ገንዘብ የሚከናወል ለመግኘት ለመልከት ምት
የተከፈል ከሆነ ይህ ከሚከናወል ወጪ ሌይ አይመሙም፡፡ በመሆኑም የተከፈለውን ምት
የሚሰጠበት ሲሆን ይህ የሚመለከተው የመንግሥት አካል እንዲተካ መጠየቁ ይችላል፡፡ .

7.3 በመንግባት ላይ የለ ቁጥር 30/2017

በመንግባት ላይ የለ ቁጥር 30/2017 ተገኘበት ከማለው በፈትሮ በቁጥር 30/2017-ን ይመዘገበል፡፡

በተሽከላው በጥሪ ገንዘብ ላይ በተመሬታ የከሳሽ አያያዝ ለመንግባት (Modified Cash Basis) መሠረት ቁጥር 30/2017-ን ለመንግባት የሚመጠ ወጪዎች በቀጥታ እና ለሆኑ ማስከናጅ ወጪዎች ለሰጠው በከሳሽ መግለጫው ወሰኑ አይታደም፡፡ በመሆኑም የተማለ የ“አክርቃል” የከሳሽ አያያዝ ለመንግባት እስከሚዘረጋጀ ይረዳ ለመስጠት የሚያገለባኝ በግንባታ ላይ የለ ቁጥር 30/2017-ን የከሳሽ መግለጫው ላይ እንዲጠቀሱ የሚያደርግ ለመንግባት በዚህ ማንዋል ወሰኑ ማቅረብ፡፡

እያንዳንዱ የመንግሥት መ/ቤት ከታች እንዲተመለከተው በመንግባት ላይ ለለ የቁጥር 30/2017 የከሳሽ ለዚህ ይከፍታል፡፡

የምክር	የከሳሽ ክፍ
በመንግባት ላይ የለ አገልግሎት - ለመኖሪያ	4501
በመንግባት ላይ የለ አገልግሎት - ለመኖሪያ ያልሆነ	4502
በመንግባት ላይ የለ መሠረታዊ ልማት	4503
በመንግባት ላይ የለ አገልግሎት - ለወጪዎች ባለቤት	4504

በተመሳሳይ መንገድ በመንግባት ላይ ለለ የቁጥር 30/2017-ን ዓይነ እንዲሆነ የሁሉም ለዚህ ይከፍታል

የምክር	የከሳሽ ክፍ
በመንግባት ላይ የለ አገልግሎት - ለመኖሪያ ፍቃድ	5801
በመንግባት ላይ የለ አገልግሎት - ለመኖሪያ ያልሆነ ፍቃድ	5802
በመንግባት ላይ የለ መሠረታዊ ልማት ፍቃድ	5803
በመንግባት ላይ የለ አገልግሎት - ለወጪዎች ባለቤት ፍቃድ	5804

የአዲስ ሆነታ የሚከተሉውን ይመስላል፤

	የአዲስ ካድ	ደብት	ክራይ
በመንግስት ላይ ያለ ቁጥር 30/2014	4501- 4504	ይጠምራል	ይቀንሳል
በመንግስት ላይ ያለ ቁጥር 30/2014 ፌ.ንድ:	5801- 5804	ይቀንሳል	ይጠምራል

በመንግስት ላይ ለለ ገበያ ከፍያ ስራው ሁኔታ ምዝገባውን ይፈጸማል፡፡ እንደዚህ ከፍያው ስራው የሚከናወነው መድቦች ምዝገባ ሲሆን ሁሉትናው ይግባኝ በመንግስት ላይ ያለውን የቅጣሪ ምበት የሚከናወነው ምዝገባ ሲሆን ሁሉትናው ምዝገባ ነው፡፡

ምሳሌ 7 - በመንግስት ላይ ያለ ቁጥር 30/2014 አመዘጋጅበት፤

ገኘልም የበር አንድ በ10,000,000 በር ለማስተካከል ከንትራል ተፈጻሚ እንዲለ፡፡ ለሥራ ተቋራጭ በር 1,000,000 ቁጥር ከፍያ ከፈለ፡፡ ቅጥሎም ለሆነ ተቋራጭ የበር 500,000 ተጨማሪ ከፍያ መቶ፡፡ ጥያቄው ከዘቀፊ በቻላ ከፍያው ተፈጻሚ፡፡ ምዝገባው እንደሚከተሉው ይሆናል፤

የቅድመዋያ ከፍያው ምዝገባ እንደሚከተሉው ይመስላል፤

	የፌዴራል ካድ	ደብት	ክራይ
በመንግስት ላይ ያለ አንድ - ለመኖሪያ ያልሆነ በባንክ ያለ ገንዘብ	6323 4102	1,000,000	1,000,000

በከንትራል በቀረበው የከፍያ ጥያቄ መሰረት ለከፈል

	የፌዴራል ካድ	ደብት	ክራይ
በመንግስት ላይ ያለ አንድ - ለመኖሪያ ያልሆነ በባንክ ያለ ገንዘብ	6323 4102	500,000	500,000

ከና በለው የተመለከቱት ሁሉም የአዲስ ምዝገብዎች በአዲስ የ“መዳደሪያዎች” የተፈጻሚ ገዢ ተስፋ በመንግባት ለይ ያለውን ቁጥር ၃၈/၂၇ የሚከናወነት የተለመዶ ቅጣሪዎች ፍቃድ እና ከዚህ ሌላ በመንግባት ለይ ያለውን ቁጥር ၃၈/၂၇ የሚከናወነት የሚከናወነት ቅጂ በሁበትነት በአዲስ መግለጫ ወሰኑ ለማሳያት ከዚህ እንደሆነው ተጨማሪ ምዝገብ መከናወን አለበት::

የቀድሞች ክፍያው ምዝገብ እንደሆነው ይመለሳል::

	የአዲስ ክፍያ	ቁጥር	ክፍል
በመንግባት ለይ ያለ ስንጋ - ለመኖሪያ ያልሆነ	4502	1,000,000	
በመንግባት ለይ ያለ ህንጋ - ለመኖሪያ ያልሆነ ሲጋድ	5802		1,000,000

የመጀመሪያው ክፍያ ምዝገብ እንደሆነው ይመለሳል::

	የአዲስ ክፍያ	ቁጥር	ክፍል
በመንግባት ለይ ያለ ስንጋ - ለመኖሪያ ያልሆነ	4502	500,000	
በመንግባት ለይ ያለ ህንጋ - ለመኖሪያ ያልሆነ ሲጋድ	5802		500,000

ከዚህ በለይ በተመዘገበው መሠረት የአዲስ መግለጫው በመንግባት ለይ ያለ ለመኖሪያ ያልሆነውን ስንጋ የተጠራቀመ ወጪ በC 1,500,000 ዶሳሪል:: ይነዋል ለአዲስ መግለጫዎች ተጠቃሚዎች ተቀብሱት ያለው መረጃ ይሰጣል::

ገንባታው ለጠናቀቁ የተጠራቀመው የግንባታ ወጪ ወደ ቁጥር ၃၈/၂၇ አዲስ መካወር ይጠዋል:: ከለይ የመፈጸመውን ምሳሌ በመቀመል ስንጋው በተገመተው በB 10,000,000 ለጠናቀቁ ወጪ ወደ ቁጥር ၃၈/၂၇ አዲስ ለማካወር አመዘጋበዣ ከዚህ የሚከተሉትን ይመለሳል::

በመንግባት ላይ የለ ጽብረትን አሳሳቢ ለመዘገበ

	የአሳቢ ክፍ	ዶ.ብ.ት.	ክራይ.ት.
በመንግባት ላይ የለ ስီንክ ፊ.ንድ- ለመናገሪያ ያልሆነ	5802	10,000,000	
በመንግባት ላይ የለ ስီንክ - ለመናገሪያ ያልሆነ	4502		10,000,000

ግንባታው ያለቀለትን ጽብረት ወደ ቁጥር ጽብረትነት ለማዘኑ

	የአሳቢ ክፍ	ዶ.ብ.ት.	ክራይ.ት.
ስီንክ - ለመናገሪያ ያልሆነ	4526	10,000,000	
ስီንክ ፊ.ንድ - ለመናገሪያ ያልሆነ	5726		10,000,000

ግንባታው ያለቀለት ጽብረት ወደሚመለከተው የቁጥር ጽብረት አሳሳቢ ከተማውን በጀት በየዓመቱ የእርሱና ቁጥር ይታሰብላቸል፡፡ የእርሱና ቁጥር በላለ ምዕራፍ ተከታታለሁ፡፡

8. በአገልግሎት ሌይ የለ ቁጥር ንብረቶች ወጪ በአሳሳቢ መዝገብ

ስለማከተት

ይህ በአገልግሎት ሌይ የለ ቁጥር ንብረቶች ወጪ በአሳሳቢ መዝገብ መግለጫዎች ወሰኑ የማከተት የመስጠት ሥርዓት አርግጾች በዚህ ክፍል በተጨማሪ ለመስጠት ስለማገባዎች እርምጃዎችና የየመ/በቱ ሰራተኞች ሥራ ክፍል የወጪ መረጃ እንዲያገኘ መደረግ ስለለቦችው ተግባራት እንመለከታቸለን፡ የአሳሳቢ ሥራ ክፍል የወጪ መረጃ ከመ/በቱ የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ለደረሰው እርምጃ ይመስቀል፡፡ በዚህ ማንዋል ወሰኑ የተዘረዘሩት የአመራር ሂደቶች በቅልጥና ተግባራዊ እንዲሆነ በየመ/በቱ የሚገኘት እነዚህ ሁሉቱ የሥራ ክፍሎች ሥራቸውን በቅርቡት ማከናወን ይኖርባቸዋል፡፡

8.1. በአገልግሎት ሌይ የለ ቁጥር ንብረቶች

የመጀመሪያው አጠቃላይ ቅጂዎች ከተጠናቀቁ እና የቁጥር ንብረት ወጪ ተመና ከተከናወል በእነ የንብረት አስተዳደር ሥራ ክፍል ለየምድብ ቁጥር ንብረቶች ተቀባዩ ወጪዎን መያዣር ማጠቃለያ ይዘዋል፡፡ በተቻለ መጠን ለቁጥር ንብረቶች ሁሉ ወጪ መሰጠት ይገባል፡፡ ነገር ገን የንብረቶች፣ ወጪ ተስማቶችዎን አሌተስማቶችው ማጠቃለያው መዘዋኛቱ የግድ ነው፡፡ ማጠቃለያው ከዚህ በታች የመፈጸምና በማከተት ይዘዋል፡፡

- መ/በቱ ለለው ለእያንዳንዱ የንብረት ምድብ ማጠቃለያ ይዘዋል፡፡

ማጠቃለያው ከዚህ በታች የመፈጸምና ይይዛል፡

- (ሀ) የንብረቱን አርዝር መግለጫ (ስም)፡
- (ለ) የንብረቱን መለያ ቁጥር፡
- (ሐ) የንብረቱ ከመጠዢ የወጣበትን ቀን፡
- (መ) ወጪዎን፡

- (ው) የተጠሪው የእርሻና ቁጥር:
- (እ) የቅመትና የእርሻና ቁጥር እና
- (ለ) የመዘገበ የጋዢና

ማጠቃለያው ሲሆን በከምጥረታዊ በ“ማይደከፍልነት እኩል” ጥርጉራው ሲሆን ተና

ነው:: በ“እኩል” ላይ የሚዘጋጀው ማጠቃለያ ክዘህ በታች ያለውን ለመሰል ይችላል::

ተ.ቁ	የጥብቅና ስምና ሌላ መግለጫ	የመለያ ቁጥር	ከመጋቢት የመበትና ቀን	ዋጋ	የተጠሪው	የእመት	መቅረብ	የመጽሐፍ
1	ተየታ ስ-ፍንን የጥን	GOV-MoFED-4521-HO-FD-0001	6/6/1990	300,000			0	300,000
2	ቀመጥ ል-ደክል	GOV-MoFED-4521-HO-FD-0002	6/7/1990	30,000			0	30,000
3	ማ-ት-ብ-ብ-ብ	GOV-MoFED-4521-HO-FD-0003	6/8/1990	250,000			0	250,000
4	ዘ-ኔ	GOV-MoFED-4521-HO-FD-0004	6/9/1991	150,000			0	150,000
5	ተየታ ከ-ደ-አ	GOV-MoFED-4521-HO-FD-0005	6/10/1991	180,000			0	180,000
6	ሀ-መ-ዳ	GOV-MoFED-4521-HO-FD-0006	6/11/1991	140,000			0	140,000
7	አ-ን-ድ-ፍ-ና-ር	GOV-MoFED-4521-HO-FD-0007	7/2/1993	400,000			0	400,000
8	ፊ-የ-ት	GOV-MoFED-4521-HO-FD-0008	7/3/1993	700,000			0	700,000
9	አ-ዲ	GOV-MoFED-4521-HO-FD-0009	7/4/1993	45,000			0	45,000
10	ካ-ማ-ኑ	GOV-MoFED-4521-HO-FD-0010	7/5/1993	650,000			0	650,000
	መቅረብ ድጋፍ			2,845,000	-	-	-	2,845,000

2) **ማጠቃለያው ሲሆን የየመር የየምድብን ቁጥር ንብረት አጠቃላይ የጋድብ የተጠሪው የእርሻና ቁጥር**

የእርሻና ቁጥር እና የመዘገበ የጋዢና የእርሻና ቁጥር ያሳይቷል:: (በዘመኑ ይረዳ የእርሻና ቁጥር

አልታሰጣው:: የመጀመሪያው የመዘገበ ከተከናወል በኋላ ጥን በየዓመቱ የእርሻና ቁጥር

ይሰላል::)

- 3) የማጠቃለያው ይምርም ካዚህ በታች ወደሚታየው ለለ ማጠቃለያ እንዲገኘ
ይተላለኝል፡፡ ይኸ ማጠቃለያ በቁጥር 30/2/ አስተዳደር የሥራ ክፍል የለው መረጃዎች
መፈጸም ይገባዋል፡፡ ከዚያም የፌዴራል ሥራ ክፍል ቁጥር 30/2/ በአዲነ መዝገብ
ውሰጥ እንዲመዘግበ በደንብ ስነድነት እንደ ከተ እንዲፈጸመው ይደረጋል፡፡

የመንግሥት መ/ቤቱታዎች		
የቁጥር 30/2/ ማጠቃለያ		
ቀን፡ 1995 26 ቀን 1999 ዓ.ም.		
ጥናት	የአዲነ ክፍ	ብር
መከና እና ለትራንስፖርት የሚያገለግለ ተሽከርካሪዎች አውጭታን፡ ይፈጣም፡ ወዘተ. ተለንት እና ማሽንፈዎች ወታደሮች መሚራያዎች ለመኖሪያ የተመሩ ስንጋዎች ለመኖሪያ ያልተመሩ ስንጋዎች መሠረት ልማት ለወታደሮች አለማ የተመሩ ስንጋዎች ለቀሳቀስ ተግባራሚያዎች ቀም ክብት እና መንጋገጥ እንሰሳዎች የቢሮ መሚራያዎች	4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531	2,845,000
መቅለ ይምር		<u>XXXXXX</u>
ለ - የፌዴራል ክፍል ከ - 30/2/ አስተዳደር የሥራ ክፍል		
ከፍለችን የመጀመሪያዎን አጠቃላይ የንብረት ቁጥር አጠናቂል፡፡ የተጠቀማቸውን ካርድ እና የቁጥር 30/2/ መዝገብም አዘጋጅቱል፡፡ መለያ ቁጥርቸው ተስተጥቶል፡፡ ባብናው ወይም በሙሉ የተቆጠሩት የንብረት ወር ተስተጥቶችዎል፡፡ ለዚህ በዚህ ማጠቃለያ መሠረት የቁጥር 30/2/ በአዲነ መዝገበችሁ ለይ እንዲገኘመዘግበ እናኩስላል፡፡		
የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል የለው ስም	ፊርማ	ቀን

- 4) የፌዴራል ሥራ ክፍል ከለይ የተጠቀሰው የቁጥር 30/2/ ማጠቃለያ ለፊርማ
ጥርቃቶችን በአዲነ መዝገብ ማዘጋጀ (ይርዳል ማውችር) ለይ ያስቀርብ፡፡ የምዝገብ
ማዘጋጀው አሁን በሥራ ለይ ባለው በተኩስላው በጥሩ ጉንዘብ ለይ በተመሠረተው

የኢትዮ አውራር ሥርዓት አገልግሎት ላይ የወለዎ ሲሆን ማኅናል ወይም መለዎች
አያስፈልግም:: (ቍኩን በአበረ XII ላይ ይመልከቱ::)

8.2. በግንባታ ላይ ያለ ቁጥር 30/ት

በሰራተኞች ተከራካሪ ላይ እንደተመለከትነው በግንባታ ላይ ያለ ቁጥር 30/ት በማጠቃለያ
መንጠረቻ (FAUCST) ላይ ይመዘገበል:: የፌዴራል ሥራ ክፍል የማጠቃለያው ከተ
ሰረርበው ለነዚህ 30/ት ስልጣን በመከናት በመግንባት ላይ ባለ 30/ት ስልጣን ውስጥ
ዋጋው እንዲመዘገብ ይደርጋል::

9. የእርሱና ቅናሽ

Pእርሱና ቅናሽ ማለት ገበሩ እኩልማች መቀሚታ ይሰጣል ተብሎ በማንጠቃለት ዕድሜ ለመግኘት ባለው አቅራን የንብረቱን ወጪ እንደወጪ እያሳቢ መቀነስ ነው፡፡ እንደ ድርጅት እንደን ገበሩ፡፡ ፍብርኩ እና መገልጻ ቁስቀል ለመቀመጥ በእኔ አስከላኝ ወጪውን በአገልግሎት ምርመራ ከመዘገበ አስከመጣ ይረዳ የእርሱና ቅናሽ ማለበት ይቀጥላል፡፡

ቆዳም ባለት ከፍሰው የንብረቶች በግንባታ ላይ ያለ ቁጥር 30/2016 ወጪ በአሳዲስ መግለጫዎች ላይ በመስጠት ወቅት እንደ እንደማካተት መግለጫዎች ተስተዋል፡፡ ወጪው ተካቶ የእርሱና ቅናሽ ከልታሰበኝ እንደወጪ ከልተቀበሉ የሚቀርቡው የፋይናንስ መረጃ የተዘጋጀ ይሆናል፡፡ በመሆኑም ገበሩ ጥቅም መሰጠቱን ካቀመጥም በንገት እንደን የቁጥር 30/2016 ወጪ እኩልመራ መሂቻትን ለያቀርብ ይቀጥላል፡፡ ስለዚህም በንብረቶች ወጪ ላይ የእርሱና ቅናሽ የሚታሰበት መንገድ ለፈጸም ይገባል፡፡ የመንግሥት ጉዢና ገበሩ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 እንቀዱ 65.7 በመንግሥት ቁጥር 30/2016 ላይ የእርሱና ቅናሽ እንደማሳሌ ይደንጋጋል፡፡

በዚህም መሠረት በማኑዋል የተዘጋጀው የእርሱና ቅናሽ ዓለማ እንደ ገንዘብ ድርጅቶች ወይም በተማሪ የ“እክርዎል” የአሳዲስ እያያዘ ለመግኘት እንደማረጋገገው የንብረቶችን ወጪ በከራል በእርሱና ቅናሽ አማካይነት በጠበና ወጪ አሳዲስ መግለጫ ላይ እንደወጪ ለመቀመጥ ለይሁን ከጊዜ ወደ ገዢ የቁጥር 30/2016 አግባብነት ያለው ወጪ ለማመልከት የተደረገ መከራር ነው፡፡

የእርሱና ቅናሽ ለመግኘት በተማሪ ላይ ለውል ቁልል ሆኖ የሚከተሉትን ነጥቦች ከግዢ ወ-ሰጥ ያስገባ መሆኑ ይኖርበታል፡፡

-
1. የእርሱና ቁነስ ዓለምው ከቁጥር ፩፻፭ የተገኘውን ጥቅም ትክክለኛ ወጪ ለማስላት አይደለም::
 2. የእርሱና ቁነስ ዓለምው የተሰለውን የእርሱና ቁጥር ፩ በንዑስ በውጭ አሳሪ መግለጫ ላይ በውጭነት ለመመዘገበና የእንደንጂ ድጋፍት የሥራ ወጪት ለማስላት አይደለም::
 3. የእርሱና ቁጥር ማስላት በመንግሥት የአሳሪ አያያዝ ለመግኘት አዲስ ክስተት ነው:: በሁሉም የመንግሥት መ/ ቤቶች ለባል ይችላል፤ የእርሱና ቁጥር ለመግኘት በተግባር አይመራብትም:: የእርሱና ቁጥር ለመግኘቱ ወሰንበበ ከሆነ የስትኬቱ መጠን ከፍ ከማለቱም በላይ በዋጭታቸውም አንድ ተቀባይነቱ አነስተኛ ይሆናል::
 4. የእርሱና ቁጥር የሚስላው በመንግሥት መ/ቤቶች ለመግኘቱ ለሚ ለለት አጠቃላይ ፩፻፭ አግባብነት ክለውና ማረጋገጫ ከሆነ ወጪ ላይ ለመፈጸም እንዲ ትክክለኛውን የመዘገበ ወጪ ለማስላት አይደለም::

የተለያየ የእርሱና ቁነስ ወጪ አለ:: ከሁሉም ቁለጥ ቁጥር የእርሱና ቁነስ ወጪ ነው:: በዚህ በኋላ መሠረት የእንደ ጽብረት መቀሚታ ከንብረቱ መሳሪ የቆይታ ወመን ጽር ተመሳሳይ ነው:: የንብረቱ ወጪ ጽብረቱ እኩልማማዊ መቀሚታ ይሰጣል ተብሎ ለማገመተው ዕድሜው እኩል ይከራከራል:: ለምሳሌ አንድ መከናወ 100,000.00 በ500,000 በር ተሟል እንብረቱ:: የንብረቱ መቀሚ የእኩልማማዊ እድሜው እምበት ዓመት ነው ተብሎ በንጂዢት ዓመታዊ የእርሱና ቁጥር እንደማከተለው ይሆናል::

$$500,000.00/5=100,000.00$$

በኢትዮጵያው ዓመት መጠናሪ የመከናወ የመዘገብ ውጤ ካርድ ይሆናል፡፡ ቅጥታዊ የእርሻና
አቀፍነት ዘመን ለማብራሪያ የእርሻና ቅሳሽ ለማስላት ለሰራተኞች አይደለም ዓመታት በአዲቶ የሚታረው
ውሰድ ስራውን የፈጸም፡፡

በዚህ ማንኛው ወሰኑ እንደተመለከተው ቅጥታዊ የሚፈጸገው ቅጥታዊ የእርሻና ቅሳሽ ዘመን
ይሆናል፡፡ ሌላ ዘመን ለመጠቀም አጥቃቢ ምክንያት ከሌላቸውና ከመንግሥት ግዢና ዝበት
አስተዳደር አይነት ክልተኩልች በስተቀር ሁሉም መ/ቤቶች ቅጥታዊ የእርሻና ቅሳሽ ዘመን
የመጠቀም ቅጽታ አስቀምው፡፡

የሚከተለት የእርሻና ቅሳሽ ሲለቻቸው የመንግሥት ቁጥር 30/2016 የእርሻና ቅሳሽ ሲማስላት
ተግባራዊ ይሆናል፡፡ ሲለቻቸው የተመሠረተት በአዲቶ የሚታረው ቅጥታዊ የእርሻና ቅሳሽ ሲስልው
ተቀም ለይ ከዚህ ማንኛው እንዲያመቻ የተወስኑ ማስተካከለ ቅጥታዊ የሚከተለው
ተደርሱ እንዲቀርቡ ተደርጓል፡፡ ሲለቻቸው የሚከተለት ዓይነት፡፡

ጥርክስ	የእርሻና ቅሳሽ ተመን (%)	በ %	ቦንጻት
ተስከርክሮችና ለሰራተኞች ለመንግሥት የሚውለ ቅጥታዊ የእርሻና ቅሳሽ	20	5	
አውጭነቶች፣ ይልጣዎች፣ ወዘተ	20	5	
ፄ-ብርና ማስተካከለ	12.5	8	
ወታደራዊ ቅዱቅዎች	20	5	
የመኖሪያ አንቀጽ	5	20	
የመኖሪያ ያልሆነ አንቀጽ	5	20	
መሠረት ለማት	5	20	
ለወታደራዊ አገልግሎት የሚውለ አንቀጽ	5	20	
ለቅኩስና ቅጥታዊ የሚውለ አንቀጽ	10	10	
የቆም ከበቶችና ለመንግሥት የሚውለ አንቀጽ	20	5	
የበር መገልጻ ቅዱቅዎች	10	10	
መስከሩት	25	4	

እነዚህን ስሌቶች በቁጥር ገበያ የሚከታተሉ የዚህ ተግባራዊ ማድረግ በኢትዮጵያ ዓመት መጠሪዎች
ለንብረቶች አገባበነት ያለው የመዘገበ የዚህ ተግባራዊ ማድረግ ያለቸለል፡፡ የእርሱና ቁጥር ሲሰላ
የሚከተለት አመራርች ተግባራዊ ይሆናል፡፡

1. በ “FAR” ላይ በለ በኢትዮጵያና በሁሉም ገበያ ላይ የእርሱና ቁጥር ይሰላል፡፡
2. የእርሱና ቁጥርን የማስተካከል በ “FAR” ላይ የመመዘገበ ዘላፍነት የንብረት
አስተዳደር የሚከተለው ክፍል ነው፡፡
3. በኋማቱ መከከል ለተገኘ ቁጥር ለገበያ የእርሱና ቁጥር የማስተካከል የሚከተለው ገበያ
ከተገዘበት ዕለት አንቀጽ ይሆናል፡፡
4. በቁጥር ለገበያ የመጠሪዎች የእርሱና ቁጥር ኮሚሽን ከዚያ ዓመት የእርሱና ቁጥር ላይ
በC 10 ተነስቶ የንብረቱ የመዘገበ ቁር የዚህ ተግባራዊ ማድረግ ይፈጸማል፡፡ የዚህ ተግባራዊ
ቁጥር ለጠሪዎች ለገበያ የእርሱና ቁጥር አይታስቀም፡፡
5. የዚህ ተግባራዊ ማድረግ የጠሪዎች ለገበያ የጥገና ወጪ የንብረቱ የዚህ ተግባራዊ
ተደርገነት አይቻልም፡፡ ተገናው የተከናወነበት የዚያው ዓመት ወጪ ተደርገነት ይቻልም፡፡

የእርሱና ቁጥር ሲለትን ሂደት በሚከተለው ምሳሌ እንመልከት፡፡

ምሳሌ 8 — የእርሱና ቁጥር ሲለት

የሚከተለው ማረጋገጫ ማስተካከል “ICC”ን አጠናቆ ገበያዎችን በሙሉ በ“FAR” ላይ
መዘግበል፡፡ ቤት 1 ቀን 1999 ዓ.ም. እንደ የአት-መት ማሽን በብር 160,000 ይገባል፡፡
በ“FAR” ላይ የማመዘገበው የእርሱና ቁጥር ሲለት እንዲማከተለው ይሆናል፡፡ (የእርሱና
ቁጥር የማስተካከል ለገበያ ተቀም/ከገልግሎት ለማስተበት መለ ኪዎን ይሆናል)፡፡

የገንዘብ እና የኢትዮጵያ ልማት መሬዲቱ

የመንግሥት መ/ቤት ስም _____

የቃጠሪ ገዢ/ቤት መመዝገበው ካርድ (FAR)

የንብረቱ መግለጫ - የአትመት መሆኑ

PIN: GOV — MOFED — 4523 — HO — GS — 0069

ታርጉ ቁጥር _____

ለራ ቁጥር. 0000000000234

የኢትዮጵያ ስም _____

የጥቅምት ቁጥር _____

የተገበሩት ቀን/ቤት _____

የጥቅምት ቀን/ቤት _____

ጥቅምት 19 No. 1234

ጥቅምት 19/03. (date) _____

ጥቅምት 22 No. 4321

ጥቅምት 22/03. (date) _____

የተገበሩት ወር ቀር 160,000

የኢትዮጵያ ወር ቀር 160,000

ብዛት — 1

የኢትዮጵያ ወር ቀር 12.5% በዓመት

ቦታው፡ የፍ መ/ቤት፡ በቅላሉ አገልግሎት

የኢትዮጵያ ወር	የኢትዮጵያ ወር	የኢትዮጵያ ወር	የተጠረቀሙ የኢትዮጵያ ወር	የመዘገበ ወር	የሰነድ ወር	አስተያየት
1	160,000	30/10/1999	20,000	20,000	140,000	
		30/10/2000	20,000	40,000	120,000	
		30/10/2001	20,000	60,000	100,000	
		30/10/2002	20,000	80,000	80,000	
		30/10/2003	20,000	100,000	60,000	
		30/10/2004	20,000	120,000	40,000	
		30/10/2005	20,000	140,000	20,000	
		30/10/2006	19,990	159,990	10	

ዚህ ሰሌዳ እንደተጠቀሰው የኢትዮጵያ ወር ለንብረቶች መተከታይ እንዲሆን ገዢበት መካከያዊ
ሁኔታት አለመሆኑ እንዲሆኑ በማንኛውም ገዢ የሚኖረውን የንብረቱን ተከከለኛ ወር መውሰድ
አለመሆኑ ለተመቂ ይገባል፡፡ የንብረቱ ተከከለኛ ወር የሚታወቁው ገብረቱ ለሽጥ በማግኘው
የገበያ ወር ነው፡፡ ተጠቁማዊ በእቅ ይገኘ የገበያው ገብረት በጠናበት አዲስ ገብረት እንዲተካ
ሳይምን ገብረቱ በጠናበት ገብረ በገብረው ሁኔታ እንዲተካ ይገኘል፡፡ የንብረቱ የመዘገበ ወር
መይም ገብረቱ ወርውን በኢትዮጵያ ወር መሬዲት ከሆነው ቅሬ ወርው ገብረቱን ለመተካት
አግባብነት ያለው ወር አይሆምም፡፡

10. ዓመታዊ የንብረት ቁጥሮች እና ዓመታዊ ማጠቃለያ መግለጫ

Nየዓመታዊ መጠራዎች ቁጥር 30/2017 የቅጣሪዎች የፌዴራል:: የፌዴራል መንግሥት የግዢር የንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 አንቀፅ 65/5 የሚከተሉበትን ይላል:: “ማናገድውም የመንግሥት የንብረት በይንስ በዓመታዊ አንድ ገዢ መቆጠር አለበት::” ቁጥሮች አስተዳደር የሥራ ክፍል የቅጣሪ የንብረትንና በግንባታ ላይ ያለትን ቁጥር የንብረት ውጤ ለፌዴራልን የሥራ ክፍል መረጃ መሰጠት ይኖርበታል:: ዓመታዊ የንብረት ቁጥሮች ሂደትን በተመለከተ ክዘር በታች በዝርዝር ተብረጓቸል:: ክዘርም የዓመታዊ ማጠቃለያ ለማስረጃ ነው፡፡ በመጨረሻም በአዲነ ማሆኑ ላይ ስለማጠቃለው የቅጣሪ የንብረት ውጤ ማብራሪያ ይሰጣል::

10.1 ዓመታዊ የንብረት ቁጥሮች

የዓመታዊ የንብረት ቁጥሮች በማካሂድበት ገዢ የሚከተሉት አካሄድች ተግባራዊ ይሆናሉ::

v) ክፍጋሪ በፈት

1. የቅጣሪው ቁጥር መወሰን አለበት:: ቁጥሮች በዓመታዊ አንድ ገዢ መዳረግ ይኖርበታል:: የንብረት ቁጥሮች ለየመ/ቤቱ ተስማማቅ በሆነ ወቅት መካሂድ ለኖርበት በአቶC ገዢ ወ-ሰጥም መጠናቀቁ ይኖርበታል:: ቁጥሮች የበቻ የ

የመቱ ከሚለው በፊት በከናወን ይመረጋል፡፡ ይህ ካልተቻሉ የበደት የመቱ
እንዳለው ወደፊዥነት መከናወን ይኖርበታል፡፡

2. ቁጥሮው ለይመር መሆኑን ለውሰጥ አዲት የሥራ ክፍል ማሳወቅ ያስፈልጋል፡፡
እነዚህ ሂደቱን መመልከት፣ ቁልጥና እንዲመጣው አስተያየቶችን መሰጠት
ይገባቸዋል፡፡ የውሰጥ አዲተሪቱ በዘርዝር የንብረት ቁጥሮው ወሰኑ መሳተኩ
የለባቸውም፡፡
3. የቆጠረውችን፣ የአጋርጋጭዎችን እና የተቆጠረውችን በድን ማረጋገጫ
የስፈልጋል፡፡ እያንዳንዱ በድን በያንስ ስሰት አባላት ለኖሩት ይገባል፡፡
በያንዳንዱ መ/ቤት ወሰኑ ከእንዳንደ ከሚቱ በላይ ለኋር ይችላል፡፡ ይህም
መጠናን፣ የንብረቶችን አቀማመጥ እና የሚቆጠረውን ቁጥር ገበያት ወሰብበነት
መሠረት ያደረገ መሆኑ ይገባዋል፡፡ የንብረቱን ዓይነትና ሁኔታዎችን ለመለያት
ብቻት፣ ያለቸው ሲምት (ተክንሽያዊት፣ እንዲነርሱት፣ ወዘተ.) በከሚቻው ወሰኑ
መከተት፣ አለባቸው፡፡
4. የቆጠሬ ከርዝር አሌፍዥሙን ለማመልከታቸው ሆኖ በጽሁፍ መሰጠት
የስፈልጋል፡፡
5. በቆጠሬው ላይ ለማሳተኞት በመለመ ማብራሪያ መሰጠት ያስፈልጋል፡፡
6. አስፈላጊ የቆጠሬ ገበያቶችን የመቆጠሪ ቁጥር (FACS) እና ለሎማት አስፈላጊ
የሆነ የጽሁፍት መማሪያዎችንና ደርጋዎችን ማዘጋጀት፣ ለቆጠሬ ቁጥር ቁድማሪ
ቁጥር መሰጠት ያስፈልጋል፡፡ ይህም ለቆጠሬ የተከራመውንና የተመለከትን
ቁጥር ለመቆጠር ያስችላል፡፡

-
7. የገለጻ ዕቃዎች መጋቢት ማዕከት፣ በሥርዓት ማድረሻትና ዕቃዎችን ተሰማሚ
በሆነ ሁኔታ መቆርዳር፡፡ የገለጻ ዕቃዎች መጋቢት ቁጥር በላይ ካለለ ሌላ
ማዘጋጀት ያስፈልጋል (አዲስ መጋቢት መገንባት ግን አያስፈልግም)፡፡ ያለውን
መጋቢት በመከናፈል መጠቀም ይችላል፡፡
8. በሙ/ቤቱ ቁጥር 70. በሙከተው በተጠቀማቸው እና የልሁኑ ገብረቶች ካለ
ሁኔታውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ የዕቃ ወይም የንብረት ገብረቶችን (RAPR)
በመጠቀም እነዚህን ገብረቶች ወደ መጋቢት መመለስ ያስፈልጋል፡፡
9. በተጀለ መጠን ቅጠራው እስከመናቀቁ ይረስ ቁጥር ገብረቶችን ወጪ ማድረግ
መቆም አለበት፡፡
10. የሚከተሉ ወገን ቁጥር ገብረቶች በሙ/ቤቱ ወሰኑ ካለ መለያትና መመዘገበ
እለባቸው፡፡
11. በሙ/ቤቱ ሥር ያለ ቁጥር ገብረቶችን ለመቀበር የሚደረገው በግዢት በሙ/ቤቱ
ቅጥር 70. ወሰኑ ለጊዜው የለለት (ለምሳሌ፡ በፊት ሥርዓት በሥራ እና ወይም
ለጥንና ምርጥ ወሰኑ ያለ ተሽከርካሪ) ለለለት ቁጥር ገብረቶች መመዘገበ
ይኖርባቸዋል፡፡
12. መ/ቤቱ ገብረቶች መሬታቸውን የሚቀጥር ካሆን ሲለቀጠራው ተገበው
ማብራሪያ/ገንዘብ ለሰጣቸው ይገባል፡፡

ለ) በቅጠራ ወቂት

1. ቅጠራው እስከመናቀቁበት ገብረ ይረስ ቁጥር ገብረቶችን ማውጣት የሚያቆም
ካሆኑ፣ አዲስ የሚወጠ ከሚቀጠሩት ገብረቶች ወሰኑ መከተታቸውን ማረጋገጥ

የሰራተኞች፡ ቁጥር 11/2017 ስርዕስ ስምምነት የተደረገ ቁጥር 30/2017
በተለይ ተመዝግበው ከቆጠራው ውስጥ እንዲገቡ ነርሱታው ለሚገኘው
አስተዳደር የሥራ ክፍል እንዲለከ ለማምኑ በት ትዕዛዝ መሰጠት አለበት፡፡

2. የቆጠራው ቁጥር 11/2017 ስርዕስ ከተ መዘጋጀበት፣ የእኔ ዓላማ-ቃው በግልጽ የሚነበብ፣
ንብረቶች በግልጽ የሚለው መሆናቸውን ማረጋገጫ የሰራተኞች፡ ሁሉም የቆጠ
አምዶች መሞላት አለባቸው፡፡ (በቀጥያ 1 ፍጤና የቆጠራ ቁጥር 1 የቆጠ)
3. ቁጥር 30/2017 በሚገባ እንዲቆጠሩ በቆጠራ በድጋፍ መካከል ጥንቃቄ የተሞላው
ቁጥር 1 መኖሩን ማረጋገጫ የሰራተኞች፡፡
4. በቆጠራ ቁጥር 1 ሲሆን በተሰጠው ባይ በታ ሲሆን የቆጠራ ቁጥር 30/2017 ሁኔታ ጥሩ፡
ይህና፡ ይከማግ ወይም የተገኘ በሚለት መማልከት የሰራተኞች፡፡
5. እያንዳንዱ ታቦች መቆጠር ስላለበት የተወስኑ የታሽኑ ጥኩቶችን በመከፈልት
መቆጠርና በውሳኔዎች ያለትን ዕቃዎች ተከከለኛነት ማረጋገጫ የሰራተኞች፡፡
6. የቆጠራው በድጋፍ አባላት እና ተቆጣጣሪዎች በእያንዳንዱ የቆጠራ ቁጥር 1 ሲሆን
መፈጸም አለባቸው፡፡ በመጨረሻም የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ይለፈ
እያንዳንዱን የቆጠራ ቁጥር ማረጋገጥና መፈጸም አለበት፡፡
7. ቁጥር 30/2017 የሚገኘው ይህን አይሁን ቁጥርው በመ/ቤቱ ተጥር-ገበ ውስጥ
ቁጥር 1 ሁኔታ መሆናቸውን ማስፈጸም አለበት፡፡ ለሆነ ትንተና እንዲያመኝ
የሆነታቸውን ወገን ቁጥር 30/2017 በቆጠራ ቁጥር 1 ሲሆን ሲሆን ተለይተው መታወቂ
አለባቸው፡፡
8. የቆጠራው ተከከለኛ ቀን በቆጠራው ቁጥር 1 ሲሆን መጠቀስ አለበት፡፡

9. ቁጥራውን ከ“UC” ወር ማውቆድር፡ ልዩነቶች ከተገኘው እንደገና እንዲቁጥሩ
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ “UC” በአበባዎች የመንግሥት መ/ቤቶች እጅግን
የተማሳ የቁጥር ገበያት መዘግበ መሆኑ ይታመናል፡፡
10. የቅጥራው ስ-TCናይዘዘዴ ታ-ከከለኛ ቁጥራ መካሂያዊንና መመሪያዎች ተግባራዊ
መሆናቸውን ለማረጋገጥ በቅጥራውች ላይ የቅርብ ቁጥጥር ማድረግ አለባቸው፡፡

ሐ) ከቅጥራው በጀት

1. የታደሰት የቅጥራ ቁጥር በመ-ሰ-ቦ በጥቅም ላይ ወልጊዧው እልዋል-ም መመለከቸውን
ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ (ከጥቅም ወ-ሮ ከሆነም የተመረከው ቁጽ ለ-ቀርብ
ይጠላል፡፡)
2. ሁ-ለ-ንም የቅጥራ ቁጥርን ማረጋገጥ፡ ያልተማሳለትን እንዲማሳ አድርት ሁ-ለ-ንም
ቁጥር መፈጸም፡፡ የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ቤሌል በሁ-ለ-ንም የቅጥራ ቁጥር
ለይ መፈጸም አለበት፡፡
3. በመጥና ሁ-ኔታ ላይና የተለከ በመሆናቸው ተጠቃሚው የማይጠገለባቸውን ቁጥር
ንብረቶች በሚመለከት ነርክር ከተዘጋጀ በጀት ወደ አገልግሎት ገብረቶች መሆናን
መመለከቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
4. ገበያ የተቀበሩባቸውን ቁጥር ከ“UC” እና ከ“FAR” ወር ማመሳከር
ያስፈልጋል፡፡
5. በ“UC” ወ-ሰጥ ያልተካተቱት በቅጥራው ወቅት የተገኘ ቁጥር ገበያ ተብሎ በቁጥር ገበያ
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ እንደገነዘህ ያለት ገብረቶች ቁደም በለው በቁጥር ገበያ
መዘግበ ወ-ሰጥ ለምን እንዲልተካተቱ በማረጋገጥ የእርምጃ እርምጃ እንዲውሉ
ያስፈልጋል፡፡

-
6. በቅጋራ ወቅት ለተገኘት ቁጥር 302ኛ “FAR” መከራከር ያስፈልጋል::
 7. በቅጋራ ወቅት ለፊተማ ቁጥር 302ኛ እንዲሆም በግድያለሽ አጠቃቀም ወይ
በደካማ አያያዝ በጣም የተከተለትንም መምሪያ ማጠቃለያ ማዘጋጀት ያስፈልጋል::
ይህንን በሚመለከት ጽዜቶች እንዲተከ ወይም የሚመለከተው ለው ወጪ እንዲከፍል ተጠወችን እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል::
የቆማ ጽዜቶች ወጪ በተጠቃሚው የሚተካ ከሆነ ክፍያው የንብረቱ መተካያ ወጪ
መሆን አለበት:: የንብረቱ የመዘገበ ወጪ ለዘሱ ዓለማ መዋል እያንባውም::
 8. ከላይ በቅጥር 7 ላይ የተገለበው እርምጃ ከተወሰደ በቋሉ “UC”ውና “FAR”
እንዲሆኑታው መስተካከል ይገባዋል::
 9. ዓመታዊ ማጠቃለያ መግለጫ (ASS) መዘጋጀት ይገባዋል::
 10. ዓመታዊው ማጠቃለያ መግለጫ ለሙ/ቤቱ የፋይናንስ ሥራ ክፍል ግልባጭ ይገባዋል
ለሙ/ቤቱ ወና ዕላሻ መሰከ አለበታው::

ዓመታዊ ማጠቃለያ መግለጫ (ASS)

በንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል እና በሙ/ቤቱ የፋይናንስ ሥራ ክፍል መከከል ያለው
መሠረታዊ የመገኘት መማርያ ዓመታዊ ማጠቃለያ መግለጫ (ASS) ነው:: በየዓመቱ
መጨረሻ የቆማ ጽዜቶች ቅጋራ ከተጠናቀቀ በቋሉና የ“የሳ” እና የ“ፋር” የማስታረቻና
የማማረቻ ተግባር ከተጠናቀቀ በቋሉ የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ቅጋራ ተግባር
ዓመታዊ ማጠቃለያ መግለጫውን (“አስ” ገ) መዘጋጀት ይሆናል::

የመታወቂያ ማጠቃለያ መግለጫ (ASS) ለማዘጋጀት የሚከተሉት ድረጃዎችን መከተል

ያስፈልጋል::

1. በቅመቱ የንብረት ቁጥር ወጪት ላይ ተመዝርቷል “የሰ” እና “፳፻”
ይጠናቀቁለ::
2. የቅመቱ የእርሱና ቁጥር ተስልቶ በእያንዳንዱ “፳፻” ላይ ይመዘገበል::
3. የተጠሪቀመው የእርሱና ቁጥርና የእያንዳንዱ ገብረት የመዘገበ ወጪ በ“፳፻” ላይ
ይጠናቀቁለ::
4. የእያንዳንዱ ገብረት ምድብ ማጠቃለያ ይዘጋጀል::
5. የመታወቂያ ማጠቃለያ መግለጫ (ASS) በንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ተዘጋጀቶ
ከተመ ለመ/ቤቱ ፊይናንስ ሥራ ክፍል ይለከል::

ዓመታዊ ማጠቃለያ መግለጫ (ASS) እንደሚከተለው ይዘጋጀል፡

የመንግሥት መ/ ቤት ስም፡ _____

ዓመታዊ ማጠቃለያ መግለጫ (ASS)

የበዕት ዓመታ፡ _____

ክፍል እናድ፡ ቁጥር 3027

የክፍል ክፍል	የክፍል ክፍ	የጋራ ጥር	የተጠረቀሙ የክፍል ቁጥር	የመዝገብ ጥር
ተስከርሬና ለሌሎች እንደተስከርሬ ያለ መንግሥቶች	4521			
አው-ሮ-ገን፡ ይለባውች፡ ወዘተ.	4522			
ጥላንትና ማስኑሬ	4523			
ወታደሮች መማርያምች	4524			
የመኖሪያ ስንጣምች	4525			
የመኖሪያ የልሁም ስንጣምች	4526			
መሠረት ለማት	4527			
ለወታደሮች አገልግሎት የተገነዘ ስንጣምች	4528			
ለቀሳቀሰና ተጠባጣማች	4529			
ለቀናድ ከበተቻና ለማንኛውም የሚውለ እንስሳት	4530			
ለበር መማርያምች	4531			
ጠቅላላ ይምር				
ክፍል ሁ-ለት፡ በመንግባት ያለ 3027 - የተጠናቀቀ				

የክፍል
ክፍ

በመንግባት ሌይ ያለ የመኖሪያ ስንጣምች	4501	
በመንግባት ሌይ ያለ የመኖሪያ የልሁም ስንጣምች	4502	
በመንግባት ሌይ ያለ መሠረት ለማት	4503	
ለወታደሮች አገልግሎት በመንግባት ሌይ ያለ ሸንጣምች	4504	

ለ ፪.፯.፲፷፻ የሥራ ክፍል

ከ 3027 አስተዳደር የሥራ ክፍል

ዓመታዊውን የቁጥር 3027 ቁጥር “፩.፯.”ንና “፪.፯.”ንም አማካይነትና፡፡ ለእያንዳንዱ ታስቦ
የክፍል ቁጥር ተምኑናል፡፡ በዚህ ፍርማ በክፍል እናድ ሌይ የተጠቃለው የቁጥር 3027 ቁጥር፡፡ የተጠረቀሙው
የክፍል ቁጥር እንዲሆኝ የመዝገብ ቁጥር የሀገር የመጨረሻውን ቀልብ የመለከተል፡፡ ይህን
መሠረት በማድረግ የክፍል መዘግበች እናድቻስተካከለ እናስስባለሁ፡፡ በክፍል ሁ-ለት ሌይ የተመለከተው
በመንግባት ሌይ ከነበረው ታስቦ ወ-ለት በዚህ ዓመታ ተጠናቆ ወደ ቁጥር 3027 የተዘረዘሩት ነው፡፡ በዚህ ፍርማ
በክፍል ሁ-ለት ሌይ በተመለከተው መሠረት በመንግባት ሌይ ያለውን ታስቦ ቀልብ እናድቻስተካከለ እናስስባለሁ፡፡

የንጂዢ አስተዳደር የሥራ ክፍል ዘላፊ	፪.፯.፲፷፻
-------------------------	---------

፪.፯.፲፷፻

፪.፯

የፋይናንስ ሥራ ክፍል ከዘህ በላይ ያለው ዓመታዊ ማጠቃለያ መግለጫ (ASS) ስ.፩.፪.፪
አዲስ ሌማስተካከል የኢትዮ ማዘዣ ያዘጋጀል::

እስፈላጊ የሚሆነት የኢትዮ ማሰተካከያው የሚከተሉት ዓይነት ነው::

1. የፋይናንስ ሥራ ክፍል የሚተለፈኝት የንብረቶች ወጪ የተጠራቀመው የእርቃና ቁጥሪ
የመዘገበ ወጪ ለገዢ እስከቀረበበት የበቻ ዓመት ይረዳ ያለው የተጠራቀመው ሲሆን
ነው:: ስለዘመኑ ማጠቃለያው የሚያመለከተው ተጨማሪውን ሲሆን አይደለም:: ወጪው
በመጀመሪያው አጠቃላይ ቅጂው በተገኘት ላይ ከዘህን ወይም የተገቡት የንብረቶች ወጪ
ተደምጋጭ ከጠቅላላው ወጪ ላይ ይግባኝ ወደ አገልግሎት የንብረቶች መሬዝን የተመለከት
የንብረቶች ወጪ ተነስተለት ያለው ነው:: የእርቃና ቁጥሪ ይግባኝ የእርቃና ቁጥሪ ማሰተ
ካከለ ይሞሩ ያለው ነው:: ስለዘመኑ የመዘገበ ወጪው በመንግሥት መ/ ቤቱ እና
የለትን የንብረቶች በመሳሪያ ቅጂ ሲሆን የሚያመለከት ነው:: ከና በለው የተገለጋው ተግባር
አዋጅናን ሌማቃለል ሌላ የተደረገ ነው:: በመሆኑም የፋይናንስ ሥራ ክፍል ማድረግ
የሚገባው ቀደም በለው መዝግበት የነበረውን የቆጣጠሪነት ተከተለ ሲሆን ከመዘገበ
አስቀል በማጠቃለያ ለንብረቱ የቆጠልትን አይሰን ሲሆን መመዘገበ ነው:: ከዘህ
በታች የተገለጋው በዘመኑ ሁኔታ የሚፈጸመው መፊቦች የኢትዮ አመዘጋቢት ነው
(በግብር ከተሰጠው የንብረቶች ወሰኑ አንቀጽ የንብረቶች በመንግሥት መ/ ቤቱ የለለ ለሆነ
ይችለል::) ስለዘመኑ የሚገባው የሚከናወነው ሲሆን ለገኘው የንብረቶች ምድብ በይ
መሆን ይገባዋል::

ክርክር መግለጫ	የኢትዮ ካፍ	ደብት	ከራይ
የተሰከርና ሌሎች እንደተሰከሩ ያለ መንግሥቶች ፍ.፩፪	5721	XXXX	
ተሰከርና ሌሎች እንደተሰከሩ ያለ መንግሥቶች	4521		XXXX
የአውጭነት ይፈባቸውች፡ ወዘተ. ፍ.፩፪	5722	XXXX	
አውጭነት ይፈባቸውች፡ ወዘተ.	4522		XXXX
የጥናትና ማሽነ	5723	XXXX	
ጥናትና ማሽነ	4523		XXXX
የወታደሮች መማረያውች ፍ.፩፪	5724	XXXX	
ወታደሮች መማረያውች	4524		XXXX
የመኖሪያ ስንጻውች ፍ.፩፪	5725	XXXX	

የመናሬም ስንቅዥ	4525		XXXX
የመናሬም ያልሆነ ስንቅዥ ፊንድ	5726		XXXX
የመናሬም ያልሆነ ስንቅዥ	4526		XXXX
የመሠረት ለማት ፊንድ	5727		XXXX
መሠረት ለማት	4527		XXXX
ለወቃድራዊ አገልግሎት የተገነዘብ ስንቅዥ ፊንድ	5728		XXXX
ለወቃድራዊ አገልግሎት የተገነዘብ ስንቅዥ	4528		XXXX
የቀሳቀስ ለተገባባማሚዥ ፊንድ	5729		XXXX
ለቀሳቀስ ተገባባማሚዥ	4529		XXXX
የቀኑድ ከበቶችና ለማጭዝኑ የሚውሉ እንሰሳት ፊንድ	5730		XXXX
ለቀኑድ ከበቶችና ለማጭዝኑ የሚውሉ እንሰሳት	4530		XXXX
የቢሮ መማሪያዥ ፊንድ	5731		XXXX
የቢሮ መማሪያዥ	4531		XXXX

2. በተመሳሳይ ሆኖታ የተጠራቀመው የእርሱና ቁጥርና የቁጥር ጊዜት ፊንድ “የንትራ”

አዲስ ከመዘገበ ይመጣል:: የማዘገበውም እንደማከተለው ይሆናል::

ዘርዝር መግለጫ	የአዲስ ክፍ	ቁጥር	ክልልት
የተሽከርካሪ ለለም እንደተሽከርካሪ ያለ መንጋዥ	4521		XXXX
የተጠራቀመው የእርሱና ቁጥር	5721		XXXX
የተሽከርካሪ ለለም እንደተሽከርካሪ ያለ መንጋዥ ፊንድ “የንትራ”	4522		XXXX
የአውርጥን፣ ይልባዋት፣ ወዘተ የተጠራቀመው የእርሱና ቁጥር	5722		XXXX
የአውርጥን፣ ይልባዋት፣ ወዘተ ፊንድ “የንትራ”	4523		XXXX
የተንትራና ማሽነ የተጠራቀመው የእርሱና ቁጥር	5723		XXXX
የተንትራና ማሽነ ፊንድ “የንትራ”	4524		XXXX
የወቃድራዊ መማሪያዥ ፊንድ “የንትራ”	5724		XXXX
የመናሬም ስንቅዥ የተጠራቀመው የእርሱና ቁጥር	4525		XXXX
የመናሬም ስንቅዥ ፊንድ “የንትራ”	5725		XXXX
የመናሬም ያልሆነ ስንቅዥ የተጠራቀመው የእርሱና ቁጥር	4526		XXXX
የመናሬም ያልሆነ ስንቅዥ ፊንድ “የንትራ”	5726		XXXX
የመሠረት ለማት የተጠራቀመው የእርሱና ቁጥር	4527		XXXX
የመሠረት ለማት ፊንድ “የንትራ”	5727		XXXX
ለወቃድራዊ አገልግሎት የተገነዘብ ስንቅዥ የተጠራቀመው የእርሱና ቁጥር	4528		XXXX
ለወቃድራዊ አገልግሎት የተገነዘብ ስንቅዥ ፊንድ “የንትራ”	5728		XXXX
የቀሳቀስ ለተገባባማሚዥ የተጠራቀመው የእርሱና ቁጥር	4529		XXXX
የቀሳቀስ ለተገባባማሚዥ ፊንድ “የንትራ”	5729		XXXX
የቀኑድ ከበቶችና ለማጭዝኑ የሚውሉ እንሰሳት የተጠራቀመው የእርሱና ቁጥር	4530		XXXX
ለቀኑድ ከበቶችና ለማጭዝኑ የሚውሉ እንሰሳት ፊንድ “የንትራ”	5730		XXXX
የቢሮ መማሪያዥ ፊንድ “የንትራ”	4531		XXXX
የቢሮ መማሪያዥ ፊንድ “የንትራ”	5731		XXXX

3. ከኩ. በለው የተመለከተት ሁሉት ምዝገባዎች ከተከናወነት በታላ የቃጭ ገበያት ሲሆን ካርድ
ይሆናል፡፡ ቅጥሎ በዓመታዊ ማጠቃለያ መግለጫ (ASS) መሠረት አዲስ ሲሆን
ይመዘገበለ፡፡ ምዝገባውም እንደሚከተለው ይሆናል፡፡

ክርክር መግለጫ	የአሳሽ ክፍ	ፊ.ስት	ክልል.ት
የተሻከሩና ለለመት እንደተሻከሩ የሰ. መንግሥት ፊርማ	4521	XXXX	
የተሻከሩና ለለመት እንደተሻከሩ የሰ. መንግሥት ፊርማ	5721		XXXX
አውርጥና ይልጣም፡ ወዘተ.	4522	XXXX	
የአውርጥና ይልጣም፡ ወዘተ. ፊርማ	5722		XXXX
ተናትና ማስኬ	4523	XXXX	
የተናትና ማስኬ ፊርማ	5723		XXXX
ወታደሮች መማርያም	4524	XXXX	
የወታደሮች መማርያም ፊርማ	5724		XXXX
የሙዳሪያ ስንቅም	4525	XXXX	
የሙዳሪያ ስንቅም ፊርማ	5725		XXXX
የሙዳሪያ ያልሆነ ስንቅም	4526	XXXX	
የሙዳሪያ ያልሆነ ስንቅም ፊርማ	5726		XXXX
መሠረት ለማት	4527	XXXX	
የመሠረት ለማት ፊርማ	5727		XXXX
ለወታደሮች አገልግሎት የተገነባ ስንቅም	4528	XXXX	
ለወታደሮች አገልግሎት የተገነባ ስንቅም ፊርማ	5728		XXXX
የቀልቀል ለተገባጠሚያ	4529	XXXX	
የቀልቀል ለተገባጠሚያ ፊርማ	5729		XXXX
የቀኑድ ከበታቸው ለማንኛገጥ የሚውለ እንሰሳት	4530	XXXX	
የቀኑድ ከበታቸው ለማንኛገጥ የሚውለ እንሰሳት ፊርማ	5730		XXXX
የበር መማርያም	4531	XXXX	
የበር መማርያም ፊርማ	5731		XXXX

4. ዓመታዊ ማጠቃለያ መግለጫው (ASS) የተጠረቀመውን የእርሱና ቅናሽም ይዘካል፡፡

የእርሱና ቅናሽም መመዘገበ አለበት፡፡ የሚከተለው ምዝገባ ይከናወናል፡፡

ክርክር መግለጫ	የአሳሽ ክፍ	ፊ.ስት	ክልል.ት
የተሻከሩና ለለመት እንደተሻከሩ የሰ. መንግሥት ፊርማ “የንትራ”	5721	XXXX	
የተሻከሩና ለለመት እንደተሻከሩ የሰ. መንግሥት ፊርማ የተጠረቀመ የእርሱና ቅናሽ	4521		XXXX
የአውርጥና ይልጣም፡ ወዘተ. ፊርማ “የንትራ”	5722	XXXX	

የአውርጋን፡ ይልባዎች፡ ወዘተ. የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ	4522		XXXX
የጥላንትና ማሽነ ፌ.ንድ “የንትራ”	5723		XXXX
የጥላንትና ማሽነ የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ	4523		XXXX
የወታደሶች መማረዥዎች ፌ.ንድ “የንትራ”	5724		XXXX
የወታደሶች መማረዥዎች የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ	4524		XXXX
የመኖሪያ አንቀጽ ፌ.ንድ “የንትራ”	5725		XXXX
የመኖሪያ አንቀጽ ፌ.ንድ የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ	4525		XXXX
የመኖሪያ አንቀጽ ፌ.ንድ “የንትራ”	5726		XXXX
የመኖሪያ አንቀጽ የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ	4526		XXXX
የመሠረት ለማት ፌ.ንድ “የንትራ”	5727		XXXX
የመሠረት ለማት የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ	4527		XXXX
ለወታደሶች አገልግሎት የተገነዘብ አንቀጽ ፌ.ንድ “የንትራ”	5728		XXXX
ለወታደሶች አገልግሎት የተገነዘብ አንቀጽ የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ	4528		XXXX
የቀሳቀሳኝ ለተገበባሚዎች ፌ.ንድ “የንትራ”	5729		XXXX
የቀሳቀሳኝ ለተገበባሚዎች የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ	4529		XXXX
የቀንድ ከበቶችና ለማጋገጫ የሚውለ እንሰሳት ፌ.ንድ “የንትራ”	5730		XXXX
የቀንድ ከበቶችና ለማጋገጫ የሚውለ እንሰሳት የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ	4530		XXXX
የቢሮ መማረዥዎች ፌ.ንድ “የንትራ”	5731		XXXX
የቢሮ መማረዥዎች የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ	4531		XXXX

5. አዲስ የወጪዎችና የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ ስመዘዝበ የአሳሳቢ መዘግበቱ የወቅቱን

ሁኔታ አንቀጽመለከቱ ሆኖ ማለት ነው፡፡ የንብረቶች የመዘዝበ የወጪ ገን ለበታው የሚመዘዝበ አይደለም፡፡ የመዘዝበ የወጪ ከንብረቶች መቁለለ የወጪ ለይ የተጠሪውም የእርሱና ቁኔሽ ስነስ የሚቀረው ሲሄድ ነው፡፡ በመሆኑም ለመዘዝበ የወጪ የሚያዝ የተለያ የአሳሳቢ መዘግበ የለም፡፡

የሙሉ	የአሳሳቢ ንድ	ደብት	ክፍል
የመኖሪያ አንቀጽ	5801	XXXX	
የመኖሪያ አንቀጽ	4501		XXXX
የመኖሪያ ያልሆነ አንቀጽ	5802	XXXX	
የመኖሪያ ያልሆነ አንቀጽ	4502		XXXX
የመሠረት ለማት	5803	XXXX	
የመሠረት ለማት	4503		XXXX
ለወታደሶች አገልግሎት የተገነዘብ አንቀጽ	5804	XXXX	
ለወታደሶች አገልግሎት የተገነዘብ አንቀጽ	4504		XXXX

11. ቁጥር 30/201 አስተዳደር

Pዚህንና መንግሥት የመንግሥት ጥና ገዢ ገዢ አስተዳደር አዋጅ ቅጽ
649/2001 አንቀፅ 67/1 መሠረት የመንግሥት ገዢ የሚወጠው የገንዘብና
አካል ልማት ማረከቱበር በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ስለመሆኑ ይደንግጋል፡፡
የመንግሥት ገዢ ለመንግሥት መሥራም በታች ሆነ ለሌላ ልክም የሚያገለግል ሆኖ ከተገኘ
ከንበረትነት እንዲማሣረዝም ይወስናል፡፡ በዘመኑ ተመሪሱ የመንግሥት ገዢ ለምን፡ መቻ
እና እንዲት መወገድ እንዲሰጠት ማብራሪያ ይሰጣል፡፡

የመንግሥት ቁጥር 30/201 የሚወጠው በመንግሥት ገዢ አስተዳደር መመሪያ መሠረት
ነው፡፡ መመሪያው የመንግሥት ገዢ በስድስት መንገድ ለወገድ እንዲማቸል ያመለከታል፡፡

11.1 ቁጥር 30/201 መሳሪያ ለምን ያስፈልጋል?

የመንግሥት ቁጥር 30/201 አስተዳደር 0-ይት የሚጠናቀው ገዢ መሳሪያን ለመያዝ
ነው፡፡ እንደ የመንግሥት መሥራም በት ቁጥር 30/201 ይገኘል፡ ይጠቀምበታል፡ በመጨረሻም
ገዢ ልክም የሚያስፈልገው ወይም የሚያገለግል ሲሆን አገባብነት ያለውን አካል ማረቀቅ፡፡
አጠቃላይ ተጠቃሚ መንገድ ተጠቃሚ ገዢ መሳሪያ መቻል ይኖርበታል፡፡ ይኩ
ከልተደረገ ጥን የንበረት አስተዳደሩን ለሆነ ወሰንበስብ፡ መቀሚች የሌሎው እና የሚያረከ
ያደርግዋል፡፡

የንበረት መሳሪያን ለሆነ ለማከሂድ አሸት የታወቁ ተማሪያዎች ይኖርላል፡፡ እነዚህም ገዢ
ለታደሰ/ ለጠገኔ የሚያደርግ ካሆን፡ ለመግኘት መቀሚችው ለቕንስ፡ ተርፍ በመሆኑ
የሚያስፈልግ ሲሆን እንዲሁም የተጠለኝ በለበት የሌሎው ሲሆን ዓይነው፡፡

ንብረቱ ለታደሰ/ ለጠገና የሚያደርግ ስሆኑ፡ እኔኝ ጽብረት የተለመደውን አገልግሎት እያሳጠም በፊድማዊ ወይም በእራር ምክንያት ለጥገናው የሚመጣው ወጪ በከፍተኛ ይረዳ እያጠቀሙኝ፡ የሚሰጠው አገልግሎት ግን እያቀነስ ለሂድ ይቻላል፡፡ ይሽ ሆኖታ ለያጠጥም ለንብረቱ ጥገና በየጊዜው በዘመና ወጪ ከማውጥት ይልቅ ማስቀልኝ ተገቢ ወሰኑ ይመናል፡፡

ለያረፍ፡ ገዢው ያለፈበት ስሆኑ እና በለሎች ምክንያቶች በቀሚቷው ለቀን፡
እኔኝ ጽብረት በቀሚቷው መቀነስ ወይም አለመፈለግ ለይ ለይ የሚከናወች ለያጥ ይቻላል፡፡ እኔኝ ጽብረት በተከናወች ለመጥ ምክንያት በቀሚቷውን ለያጥ ይቻላል፡፡ በመሆኑም ከሌሎች ጽብረቶች ወር ለጠጣምና አገልግሎት ለያጥ እያችልም፡፡ ለለው ምክንያት የሚሰጠው አገልግሎት ወይም ምርጥ በተቀሚቷው ኮንድ ተቀባዩት ያለው ስሆኑ ይቻላል፡፡ ከዚህም ለለ በንብረቱ መገልጻ ከመሆኑም ሆነ ከጊዜ እንዲር በቀሚቷው ያለው ይመናል፡፡ ስለዚህም ጽብረቱ መወገድ ይገባዋል፡፡

ተርፍ በመሆኑ ምክንያት የሚከናወች ለመንግሥት መሆኑም በኋላ ለይ የሚገኘኝ በቀሚቷው የሚሰጥ በሆነም የመንግሥት መሆኑም በኋላ እሁንም ሆነ ለመደረሰ በልይ ለይ ምክንያት ለገለጠበት የሚያደርግው ስሆኑ ይመናል፡፡ በለላ በከል ጽብረቱን ለለዎች መ/ቤቶች ለገለጠበት ያለፈልጋቸው ይመናል፡፡ በዘመና ሆኖታ ጽብረቱን ከማስቀመጥና በቀሚቷውን እያጥ ወይም ለጠገና ግልጋሎት መሰጠት ከማይችልበት ይረዳ ለይ ከመፈረሰ በፊት ለማጠገጃበት ወገኖች በማስተካለፍ ማስቀልኝ ተገቢ ይመናል፡፡

የተጠለና ባለበት ያለዋቸው ስሆኑ፡ እነዚህ የሚመለከተት በተምሩክ፡ በፖስልስ ወይም በለሎች የአገት እገዛት እና ያለትን ወይም በንብረቶች ያልቻቸው ወይም የንብረቶች ባለበት ለመሆኑ የሚፈለጋውን ከጊዜ ግዢታ ማማለት ለይቻሉ የቀኑትን ነው፡፡

እነዚህን ጥበቃቶች የያዘት መ/ በቶች ዕቃዎችን በቅጣት ጥበቃትነት የሚገለገለባቸው አይሁም:: እነዚህ መ/ቤቶች ጥበቃቶች በእቃቶች የገበት መጋቢት ለሆኑን ለራቻዎን ሌያናውን ለማን ይችላል:: በመሆኑም እነዚህ ጥበቃቶች በቅጣት ጥበቃትነት ተመዝግበው በማመለከተው አካል መጠገድ ይኖርባቸዋል::

11.2 የመንግሥት ቅጂ ጥበቃቶች መጠገድ ያለባቸው መቺ ነው?

ከፍ በለ ከተጠቀሰት የንብረት ማስወገጃ ምክንያቶች በአንቀጽ ወይም በሌላው ምክንያት ቅጂ ጥበቃቶች መጠገድ ያለባቸው ከሆነ በቅድመኩም ጥበቃቶችን ለይቶ ማውጣትና ማስቀመጥ ያስፈልጋል:: ይህን ለይቶ የማስቀመጥን ለሆኑ የሚመራው የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ለማያከናወነውም በመጀመሪያው አጠቃላይ ቁጻራና ከዘምም በታላ በየዓመታዊ ቁጻራ ወቅት ነው:: ስለዚህም የማስወገጃን ሂደት እንዲያቀላጥለው የንብረት ማስወገጃ ለሆኑ የማይችሉው ጥበቃቶች ተለይተው ከተቀመጧ በታላ ይሆናል::

ጥበቃቶችን ለይቶ ማስቀመጥ የማስወገጃ ተግባር የማይችሉበትን ገዢ ለመስሰን ይሻሻላል:: ጥበቃቶችን ወደማስወገበት ለሆኑ ለማስበበበ፣ በየመስከተው ለመለየት፣ ስለማስወገት ጥበቃቶች ማስታወቂያ ለማውጣት፣ ለሆኑን ለማከናወን የሚፈጸው የወራታቸች ገዢ እነዚህ ሁሉ የማስወገጃው ወጪ በጥም በዘመኑ መሆኑን ያመለከታል:: ስለዚህም የማስወገጃ ተግባር ለችመር የሚገባው በቁ የሚመገኘ ጥበቃቶች ክፍሞች ለተርጓሜ ለማስቀመጥ ለማስወገጃ በለይ ማቆየቱ የአካባቢ በከለትና የጠና ችግርም ሌያናከትል ይችላል:: እንደዚህ መሰል ጥበቃቶች በተቋሉ ፍጥነት ለመገኘ ይገባል::

የማመገኘ ጥበቃቶች ለመገኘ ያልታቀዙትን ለለዚ ጥበቃቶች ማከተት ያለባቸውም:: ጥበቃቶች ለመገኘ ለዘመኑ እብረው መጠገድ ከሌሎችው ጥበቃቶች ወሰጥ የሚከተሉት በምሳሌነት ለጠቀስ ይችላል::

- የሻጂልት መማረያዥ ተ - በተለይ የታተሙ የሻጂልት መማረያዥ ከሆነ አለአገባብ
ወይም ለማቻበርበር ተግባር ለውሉ ይችላል::
- “ሻጂልጥ” ከእናቶ ወደፊላ ያለፈቻድ ማዘዣዎር ከእቅራቢዥ ጋር ያለውን የፈቻድ
ውል ማኅረሰን ለያስከትል ይችላል::
- በከምጥውተርና በመረጃ መያዝ የፈከት ላይ የተቀመጥ ምስጠራዊ መረጃዥ
ለባክና በማይገባቸው ወገኖች እና ለጊበት ይችላል::
- መዘግበት፡ኩርስ፡ መረጃዥን የያዘ ወረቀቶች ወይም ነው በርሃቶ (ገዢ
ስሌዳዥ) መረጃዥና ወደ ለሉ ወገን በተለለሩ በፊጥ ምስጠርነቱ መጠቀን
የሚያሳጠ እና/ ወይም ለመ/ቤቱ አሳኔሮ የሆነ ወይም ችግር የሚፈጥሩ ለሆነ
ይችላል:: እንዲሁም
- ጉባኤና አይገኝ በመሆናቸው ወደፊላ ወገን በተለለሩ የፊጥ ተጠሪቷን ለያስከትል
የሚችሉ ለሆነ ይችላል::

የመንግሥት መ/ቤቱ የሚያሳጠው ጉባኤ በለቤትነት የሆነ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባዋል::
ይህ ካልሆነ ግን ጉባኤን ለባለቤቱ የመመለስ ጉዳይ ለታስቦበት ይገባል:: የንጋዜቱ በለቤት
ለለይና ለረጋገጥ ካልተችለ ወይም በለቤት ካልለው ጉባኤ እንዲወገኝ የመንግሥት ግኝና
ገባኤት አስተዳደር እናንሰ ሲቻድ ለጠየቁ ይገባል::

ስለዚህ ጉባኤ የሚሰጠው ሂደት የሚችልመርበት ተከከለኛ ቤቱ ለውሉን ከፍ በለው የቀረበት
ገዢዎች ተይተው መሆኑን ይገባዋል::

11.3 የመንግሥት ቁጥር 302ኛ መወገድ ያለባቸው እንዲት ነው?

የመንግሥት መ/ቤቶች ገብረታ ለማስወገድ የሚችሉባቸው ስጋፍት አማራርያ መንገዶች አለ::
እነዚህ

1. ለሌላ የመንግሥት መ/ቤት በማካወር ወይም በማስተላለፍ::
2. ባለቤት ሆኖታ ለአዝብ በጨረሱ ወይም በአራሻ በመሽጥ::
3. ገብረቱን ፍቃታ በመለዋወጣነት ተቀም ላይ በማዋል ወይም በመሽጥ::
4. ገብረቱን በውጭቷት በማስወገድ::
5. ገብረቱን በሰጠታ በመሰጠት ማስወገድ::
6. ገብረቱን በመቅበር ወይም በማቻጠል ማስወገድ ዓይነ::

በአማራርያነት የቀረበት ከፌ በለው የተገለጹት መንገዶች እና መር መሠረዥምና የመሳሰሌትን
ልዩ ገብረቶች በሚመለከት ተፈጻሚነታቸው ወሰን ለሆን ስለሚችል የተለየ የከፈረዋል
መንገድ ያስፈልጋቸው ይሆናል:: እንደነዚህ መሰል ገብረቶችን የሚያስተካድሩ መ/ ሂቶች
ገብረቶች ስለማስወገዙባቸው መንገዶች ከመንግሥት ግዢና ገብረት አስተዳደር እጅግኩ ወር
መካሪር ይኖርባቸዋል::

11.3.1 ገብረቱን ለሌላ የመንግሥት መ/ቤት በማስተላለፍ ስለማስወገድ

ገብረቱን ለአዝብ በአራሻ መሽጥ ወይም በውጭቷት ማስወገድ የሚያስከትልው ወይ, ከዚህ
የሚችው ስለሆነ የመንግሥት መ/ቤቶች ለማስወገድ የፈለጋትን ገብረት ወደ ለሌላ
የመንግሥት መ/ቤት ለማካወር ይችል እንደሆነ በቅድመያያ ተረት ማድረግ አለባቸው::

እኔ የመንግሥት መሥራያ በት ቁጥር 302ኛን ለማስወገድ ሲወሰን እነዚህን ገብረቶች
ልጋለጋባቸው የሚፈልግ ለሌላ የመንግሥት መ/ቤት መኖር አለመኖሩን ማረጋገጥ ይገባዋል::
ምናይነት እንደዘዴ የመሳሰሌ ገብረቶች በሌላ ለሆን ምክንያት በግብር ላይ በቀለለ የሚይገኑ

ለሆነ ይችላል:: ሁኔታው እንዲከፈል ከሆነ ገብረቶችን እነዚያ መ/ ቤቶች እንዲመስቀል
ቁድማሪው ለሰጣቸው ይገባል::

እንዲወጪድ የታሰበው ገብረት የቅርቡት ወይም የባሳል መቀሚታ ያለው ከሆነ አስወጭና አካል
የሚከተሉውን ማረጋገጥ ይኖርበታል::

- ገብረቱ ከፍተኛ የቅርቡት ወይም የባሳል መቀሚታ ያለው ወይም የሌሎች
ስለመሆኑ::
- ገብረቱን የቱ የመንግሥት መ/ ቤት ቤታዊ ተስማማሪ ስለመሆኑ::
- ገብረቱ ቤት ቤት ቤት ቤት ወይም ለረጅም ገዢ ቤትዎች ቤት የተሳለ
ስለመሆኑ አስመሆኑ::

የጊበረቶችን የቅርቡት መቀሚታ በተገበው መንገድ ለመጠበቅ ሲባል ገብረቶች በንግ ወይም
ከገቢያው ውጤ ባንስ ለማመልከታቸው የመንግሥት አካላት በተለለሩ መልካም ለሆነ ይችላል::

ገብረት የሚያስቀርብ መ/ ቤቶች ገብረቶችን ለሌሎች መ/ ቤቶች ማዘዣሩን ከማስወገጃ
መጨመር እንዲር ለመልከቱት የሚገባው ጉዳይ መሆኑ ለለው ታክክለኛ ነው:: ገብረቶችን
ከለንዳ መ/ ቤት ወደፊለው ማስተላለፍን በማመልከት ማስታወሻ ማውጣቱ:: የመራታቸ
ዘዋጅት ማድረጋቸው:: ወዘተ አስፈላጊ እያሆንም::

የመንግሥት መ/ቤቶች የሚከተሉትን ንርዘኝ የያዘ ከዚህ ዘመኑ ውስጥ ለለም
የመንግሥት መ/ቤቶች ሁሉ ማስተላለፍ አለባቸው::

- የሚውጭድውን ገብረት ኮርክር መግለጫ፡;
- የገብረቱን የሚዘዋወሩያ ውጤው ከገቢያ ውጤ ግምት ወር እኩል መሆን አለበት፡፡
የገብረቱ የሚዘዋወሩያ ውጤ ድሳማን ወይም ትርፍን ለመምር አይገባም፡፡
- የመንግሥት መ/ቤቶች ገብረቱን ለመውሰድ ለማቅረብ ተቋሙ የመጠረሻውን
የመመዝገበው ቅን፡

በመንግሥት መ/ቤቶች መከከል በሚፈልገው የገብረት ኮወጥ የሚፈጸመው ከፍያ የገቢያ
ዋጤን መሠረት ያደረገ መሆን አለበት፡፡

11.3.2 በመሽጥ ለለማስቀል

የመንግሥት ገብረት ለአሁን የሚሽጥ ከሆነ ይኩል የሚፈጸምበት ሁሉት የተለመዶ መንገዶች
ይኖራል፡፡ እነዚህም በጨረታ መሽጥና በከራይ መሽጥ ዓይነው፡፡ ከሆነቱ መንገዶች አንቀን
ለመምረጥ የእያንዳንዱውን ተቆምና ጉዳት በሚገባ ማጠን ያሳል፡፡ ወሳኔው ገብረቱን
በማስቀል በታችለ መጠን ከፍተኛ ገበዕስ መግኑቱን እንዲሆኝ ለማስቀል አመታቸቱን፤ የሽያጭ
ዘግጃጀት ፍጥነቱን፤ ወዘተ የመሳሳይነትን መሠረት ያደረገ መሆን ይገባዋል፡፡

የመንግሥት መሠረያ በቶች በጣም መቋሚ የሆነውን የመሽጥ ኪዚ መምረጥ አለባቸው፡፡
ወሳኔው የበለጠ ውጤ ከማግኘትና ርዕጻዊ ለማከናወን አመራርቸ የሚኖራቸውን ፍጥነት
አስተያየት ወሰጥ ያሳገባ በአጠቃላይ ቁይናንስና በተግባር የሚያስከትልውን ቅጂው መሠረት
የደረገ መሆን አለበት፡፡

ሁለቱ መንገዶች እንዲማሳተላው ተብሎርታዋል::

1. በአራሻ ስለሚደረግ ስያጭ

ንብረቱን በአራሻ መሽጥ ማለት ገዢዎች ተወካይሶች በቀረበት በከፍተናው ወጪ ገብረቱን
መሽጥ ማለት ነው:: አራሻ ከፍተና ከምዎች ለላቶው ገብረቶች፣ የኢያዝንና ገብረት ወጪው
እነስተኛ ለሆነ ገብረቶች አመቱ የሰጠው ዘዴ ነው::

የመንግሥት መ/ቤቶች በአራሻ ማስታወሻቸው ላይ ቅጥሎ የተመለከተትን ካርክርች
ማከተት አለባቸው::

- የመንግሥት መ/ቤቱን ስምና አድራሻ
- የዕቃዎች በዚሁና ባይነት በሚመለከት አጠቃላይ መግለጫ
- ዕቃዎች የሚታየበትን በታ
- የዕቃዎች ካርክር የሚገኘበትን በታ
- የአራሻ ስያጭ የሚከናወንበት በታና ቅን
- ከፍደ የሚፈጸምበትን ገዢ
- የመንግሥት መ/ቤቱ ማኅቃዎችም ማረጋገጫ ለመቀበል ወይም ለለመቀበል የሚችል
መሆኑና በማኅቃዎችም ገዢ ለመርከው እንዲማችል የሚገልፅ ፖርት

የማስወገድ ከሚችው የተናውን የአራሻ መመሪያዎች ሲሰብ መቀበል እንዲበት ይመስናል::
ከፍተናው አራሻ በመካናት ከተያዘው ወጪ በላይ ከሆነ የማስወገድ ከሚችው ከፍተናውን
የአራሻ ወጪ መቀበል አለበት:: ይህ ከልማት ገን የማስወገድ ከሚችው የተናለውን የማስወገድ
ዘዴ እንደገና ማያት አለበት::

2. በጠራታ ስለሚደረገው ምያዊ

እላዎስ ጽብረትን የመንግሥት መንግድ የጠራታ ምያዊ ነው፡፡ ይህም የሚፈጸመው በማቅረብ ማስተካከለው በማውጣት ወይም ማስተካከለውን በማስተካከለው ስለዚ ለይ በመለጠና ነው፡፡

ይህ የሰነድ ካሱ ወጪ ማስተካከለው የተመቀበለ በመንግድ በተዘጋጀ ከፍተኛ ወጪ ለተቻቃው ስለዚ ተስተካክለ የሚፈጸመውን ማስተካከለው ስለዚ ለይ በመለጠና ነው፡፡

የመንግሥት መ/ቤቶች በጠራታ ማስተካከለውን ለይ ተተክሏል የተመለከተትን ከርክር ማከተት አለባቸው፡፡

- የመንግሥት መ/ቤቱን ስምና አድራሻ
- የፊዥዣን ዓይነትና በሆት በማመለከት አጠቃላይ መግለጫ
- ዕቅዣ የሚታደበትን በታ
- የፊዥዣን ከርክር ማግኘት እንዲመለከል
- ማረጋገጫ የሚቀርቡት የመጨረሻ ቀን - ይህ ቀን የሰነድ ማስተካከለው በወጣ ከ 15 አስከ 30 ቀን ቀን ቀን ወሰኑ መሆኑ አለበት፡፡
- የጠራታ ማጥኑ የሚገኘበትና የሚከተሉት ትክክለኛ ቀንና ጊዜ
- ማረጋገጫ የሚከፈልበት ቀን፡ በታ እና ስዓት
- የጠራታ ማስከበረውን መጠናና ማረጋገጫው ከተከለተ በቋላ ተጨራቸቸ ከወጪዎች በወጪ የጠራታ ማስከበረው ለመንግሥት ገዢ እንዲመለከል የሚገልጽ ተረጋግጧል
- ከፍዴው እንዲፈጸም የሚፈለጋበት ጊዜ
- የመንግሥት መ/ቤቱ ማኅተውንም ማረጋገጫ ለመቀበል ወይም ለለመቀነል እንዲመለከልና በማኅተውም ጊዜ ማረጋገጫውን እንዲመለከር የሚገልጽ ተረጋግጧል

ተጨራቸቸ እንዲመረጋገጫ የሚሰጠው ጊዜ በ15 እና 30 ቀን መከከል ሆኖ በንብረት አስቀርቧ ከሚች የሚውሉን ይሆናል፡፡

የመንግሥት መ/ቤቱ በጭዬታ ማስታወሻው እስከተመለከተው ገዢ ይረዳ የጭዬታ ማጥን
ማዘጋጀት አለበት:: አስቀም ከሚችው ቤትው ስደርሰ የጭዬታ ማጥኑን ማሽግ አለበት::
ማናቸውም ለጭዬታ የተሰጠ ገዢ ካላል በቻለ የሚቀርብ ማረታዥና ሰይከልቱ ለተጨራቸ
መመለስ አለባቸው::

የመንግሥት መ/ቤቱ ለተጨራቸና የጭዬታ ማስከበረያ እንዲያስይዘው መጠየቅ አለበት::
የመንግሥት መ/ቤቱ ለይንደንደ በጭዬታ መከናወን ለለበት ሰይጣው የጭዬታ ማስከበረያ ለኋር
እንደሚገባ መወሰን አለበት:: አስቀም ከሚችው ለይንደንደ ሰይጣው የሚያዘዥን የጭዬታ
ማስከበረያ ለክ መወሰን አለበት:: የጭዬታ ማስከበረያው በጭዬታው ያስነሳው ተጨራቸ
እንደተመለጠ ወካይውን ማረታዥን ለለስነሩ ተጨራቸና መመለስ አለበት::

ማረታዥ ተጨራቸና ወይም ወኪለታቸው እና የአስቀም ከሚችው አባላት ባለቤት ለአዝብ
ግልጽ ሆኖ መከሏት አለበት:: የተጨራቸና ሰምና የመጨረሻው ወጪ በአስቀም ከሚችው·
ለቀመንበር መነበብ አለበት:: የአስቀም ከሚችው ተከራካሪ ይህንኑ መዝግቦ በቻለ ጉባኤ
መያዝ አለበት::

አስቀም ከሚችው የተናወን ማረታ እንደሚቀበሉ መግለጽ አለበት:: በጭዬታው የጭዬታ
መካና ወጪው ወይም ከዘመ በላይ ካልተገኘ የመንግሥት መሥራያ በቱ ከርክርቸን ይዘ
ማቆየት አለበት:: አስቀም ከሚችው በእንዲሸሁ ዓይነቱ ሆኖታ የተናለ ነው የሚለውን
የማስቀባጃ ዘዴ መምረጥ አለበት:: በማንኛውም ሆኖታ አስቀም ከሚችው የወሰኑ ልሳቢ የየዘ
ፈጥርት ለመስራያ በቱ ቤት አቅርቦ ማሻሻቅ አለበት::

በመንግሥት ጥብረት አስተዳደር መመሪያ መሠረት ማናቸውም የመንግሥት መ/ቤት የሚሰጠውን ጥብረት በእኔና ገዢ በጥቅል መሽጥ አለበት:: የሽያጭ ማስታወሻው ካሱ ይገኘል ተብሎ የታሰበውን አነስተኛ ውጤ ምምት መሠረት ያደረገ ይህናል::

- የሚሰጠው የመንግሥት ጥብረት የመንኛ ውጤ ካብር 10,000 ድንብ ከሆነ የመንግሥት መሥራያ በቱ ሪፖርት በያዝ ለ7 ተከታታይ ቅናት በሁዝብ ማስታወሻው ስሌዳ ማስታወሻ አለበት::
- የሚሰጠው የመንግሥት ጥብረት የመንኛ ውጤ ካብር 10,000 በላይ ከሆነ የመንግሥት መሥራያ በቱ በታወቀ የመንግሥት ሽክት በያዝ ለ2 ተከታታይ ቅናት ማስታወሻ አለበት::

11.3.3 በውጭነት ስለማስወገድ

እኔና የመንግሥት ጥብረት በሽጥ የሚገኘው ገዢ መጠቀም እንዲን የሚይሰናን ከሆነ ወይም ጥብረቱ በቁጥር ጥብረትነት ለያገለገል የሚይችል ከሆነ አማራጭ ጥብረቱን በውጭነት መሽጥነው::

የብር መረጃዎች ወጪዎች እንዲሆኝም ለለው ስቶች ስቶች በመሳቢዎች ወይም በአይነት ማናቸውና ልግም ለያገለገል በለመቻለችው የሚከናወት እኔና ወጭ ጥብረት ለቅጹ ይዘላል:: እነዚህም ጥብረቶች እንደሆነታው በሙሉታዊ ወይም በቀረቂ ለሽጭ ይዘላል::

እኔናመሻዎች ያለት በለለ መንገድ ለመገኘ የሚይችል ጥብረቶችን ከመጣለ ይፈቀ በውጭነት እኔናያገለገል ወሰዶው ለማረጋገጫዎች ቁጥርናው ለሽጭ ይዘላል::

11.4 የንብረት አስዥቃቂ ካማራቸ

የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ከግምች ቤት ጋር በመሆኑ የሚወገዻ ጥብረቶችን ለይቶ
በማከማቻት ሰላነዘሁ ለፖርት ያዘጋጀል፡፡ ለፖርቱ በይዝስ በያመቱ ዓመታዊ ቅጠሬ
በተከለው ቅጥር መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡ ለፖርቱ የንብረቶችን አርዝር፣ የመዘገበ ውጤ፣
አስዥቃቂ ያሰፈላጊበትን ምክንያት ከተቻለ የእያንዳንዱን ጥብረት ግምት የገበያ ውጤ
የሚያመለከት መሆኑ ይገባዋል፡፡ የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ቤሉ የንብረት ማስዥቃቂ
ተግባር እንዲቀጥል ሲቋድ ለማግኘት ለመ/ በቱ የበለይ ቤሉ ለፖርቱን ያቀርባል፡፡ የመ/ በቱ
የበለይ ቤሉ ጥብረቶች በመለሰ ወይም ጥቂቶች እንዲወገዻ ትልቅ ለሰጥ ይቻላል፡፡ የንብረት
አስተዳደር የሥራ ክፍል የመ/ቤቱን የበለይ ቤሉ ሲቋድ እንዲገኘ ለፖርቱን ለንብረት ግምት
ካማራቸ ያቀርባል፡፡

የንብረት ግምት ካማራቸው በበከላለ ለፖርቱን በጥንቃቄ ይመረምሏል፤ የንብረቶችን ሆነታ
ይመለከታል፤ የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ያቀረበውን የጨረታ መካከ የገበያ ውጤ
ይገመግማል፡፡ ለፖርቱን በማንበ ከተመለከት በፊላ ካማራቸው የሚወገዻ ሂደት እንዲቀጥል
የቆዳቀውን ለፖርት የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ለሰጥ ጉልባጭን ለንብረት አስዥቃቂ
ካማራቸ ይፈካል፡፡ የገምት ካማራቸው ሥራ ክዘሁ ለይ ያበቃል፡፡

በንብረት ማስዥቃቂ ተግባር ለመ/ቤቱ የበለይ አመራር በእማካሪት የሚያገለገል በእያንዳንዱ
የመንግሥት መ/ ቤት ወሰጥ የንብረት አስዥቃቂ ካማራቸ ይቋቁማል፡፡

የንብረት አስዥቃቂ ካማራቸው የሚከተለትን የሚጠናምር ተግባራት ይኖሩታል፤

1. በንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል የሚቀርቡትን ለፖርቶች ይገመግማል፤

2. ተጋቢ ስለሆነው የንብረት አውጭና ሥርዓት ሊከበር ይሰጣል ወይም የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍልና ቅድሚኖ አስተያየት ያዘረጋል፤
3. ፍቃድ በግልጽነትና በተገበዬ ሥርዓት መሠረት መካሂቶን ለማረጋገጥ ስለመረጃ ማስታወሻው፡፡ ስለመረጃ ለነጻች መስጠት፡፡ ስለመረጃው መከራከል ክትትል ያደርጋል፤
4. የአራዳ ሕያዊ ለክሂል በቦታው ለይ ይገኘል፤
5. የጨረታ ለነጻችን ክገመገሙ ወይም በአራዳ ሕያዊ ለይ ከተገኘ በእሳ ጉባኤ እንዲሰጠ አስተያየቱን ይሰጣል፤
6. ጉባኤች ክጨረታና ክአራዳ ውጤ ተጋቢ በሆነ ለሌሎች መንገዶች እንዲመገኘ አስተያየቱን ይሰጣል፤
7. ክንብረት ማስወገድ ወር በተያያዘ በማነስት ክርክርች የአጠረፍና የአስተራቀነት ማኅ ይኖረዋል፤
8. የሰብሰባውን ቅል ጉባኤ እያዘጋጅ ለመ/ በቱ የበላይ ዝላፊ ሲልኩ በግልባዊ ለንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ያስታወሻል፤

ከፍ በለ እንደተገለጹው የንብረት አስወጪዎ ከሚከተው ተግባርና ሂሳብነት የአማካርነት በመሆኑ የከሚከተውን አስተያየት የመቀበል ያለመቀበሉ ወሰኑ የመ/ በቱ የበላይ ዝላፊ መለያ ሥልጣን ነው፡፡

የንብረት አስወጪ ከሚታው ተጠሪነት ለመ/ቤቱ የበለይ ዘላፊ ነው:: የከማቻውን ሌቀ
መንበር የሚሰጠውም ይከው ዘላፊ ነው:: የከማቻው አባላትም ከሚመለከታቸው ላይ ላይ
የሥራ ክፍሎች ሆኖ ከገኘ፣ ከጥላን፣ ከፋይናንስ፣ ከአገ፣ ከቴክኒክ እና የንብረት አስተዳደር
የሥራ ክፍሎች የሥራ ፖድቶች /ጽዕክቶች የተመጣው ዘላፊዎች ይሆናል::

የሌሎች ሥራ ክፍሎች ዘላፊዎች ወይም ተወካይታው የከማቻውን ሥራ በሚመለከት
ምክርና ድጋፍ እንዲለንበት ለመዋቅ ለሰጠ ይችላል::

ለመ/ቤቱ ሥራ አስፈላጊ አስከሆነ ይረዳ ከሚታው በየጊዜው ለጠበቅ ሌያኩል ይችላል::
ስጠበቅ የሚመራው ሌቀ መንበር ይሆናል:: እነ ላይና አባላቱ ከመከከለቸው ያንን ለጠበቅ
የሚመራ ተጠባባቸው ሌቀ መንበር ለመጠበቅ ይችላል:: ሆኖም ሌቀ መንበሩን ተከታ የመሥራቱ
ተግባር ከሁለት ተከታታይ ለጠበቅ ይችላል:: በመት ደግሞ በጠቅላላው ከሠስት ገዘዣት ለጠልጥ
እጅታልም::

የከማቻው አባላት የመደበኛ ሥራታው መኖር ለጠበቅ በስጠበቅ ሌያ እንዲሳተኞ
ተወካይታን ለሰነድ ይችላል:: በከማቻውና በመ/ቤቱ ዘላፊ ወይም በተወካይ መከከል
እንደካገናን ሆኖ የሚመራው መደበኛው ሌቀ መንበር የከማቻውን ወሰኑና አስተያየት ሁሉ
በየጊዜው ለመ/ቤቱ ዘላፊ ማቅረብ አለበት::

የከማቻው አባላት ቁጥር ከከምስት ለይበልጥ ይችላል:: መደበኛው ሌቀ መንበር ለይገኝ እኔታ
የከማቻው አባላት ከተገኘ ምልዕት ጉባኤ ይሆናል:: መደበኛው ሌቀ መንበር በስጠበቅ ሌያ
በለበት ገዢ እና ስራ ማዢር ህስት አባላት ከተገኘ ምልዕት ጉባኤ ይሆናል:: እያንዳንዱ ተወካይ
እከራውን መዢር እንደገኝ ድጋፍ ይችላቸዋል:: ወሰኑ የሚተለለው በድጋፍ በፊርማ

ይሆናል:: ስብሰባው በእነዚህ ተከናወል ወሰኑ መሰጠት ካልተችሉ ሌሎች መንበሩ ያለበት ወገን
ድምጽ እናናፈል ይሆናል::

የንብረት አስተዳደር ለሆነ ክፍል የለሁ የከማቻው የስራ ይሆናል:: በመሆኑም ስብሰባውችን
በመጥረት ሌሎች መንበሩን ያግኘል፤ በዚለፈነት ለፖርቶችን ይቀበላል፤ቻሉ ጉባኤዎችን
ያዘጋጀል፤ እንዲሁም ህ-ሳ-ንም የከማቻውን መካግበት ይይዛል፤ የከማቻው ስብሰባውች
በአጠቃላይ በዋናው መ/ቤት የሚከሂዳ ለሆነ አስፈላጊ ለሆነ ግን በቅርንጫፍ በርዕም
ለኩኬይ ይችላለ::

የከማቻው ወና ተግባር የንብረት አስተዳደር ለሆነ ክፍል ሲለንብረቶች ማስወገድ ያቀረባቸውን
ፈፖርቶች፤ አስተያየቶች ወይም ቅዱቃዊች በመመርመርና በመገምገም እንዲሁም
የሚከተለትን በማረጋገጥም ቅዱቃር የበለይ ለሆነ አመራሩን ማገዝ ይሆናል፤

1. ገብረት ማስወገድን በሚመለከት በሥራ ለይ ያለት የውሰጥ ጥልሳዊዎችና ለለዎች
የመንግሥት ይጋበት በጥብቅ መፈጸማዊውን ማረጋገጥ፤
2. የተናጠል እርምጃዎች ለረጅም ገዢ ዓለማዊች እንቅስቃሴና ሲከት እንቅሩት እንዲይሆኑ
በለ ገብረት ማስወገድ የታሰበውን ከመ/ በቱ የፋይናንስ እቅም እና ከኩጠቃላይ
የተግባራት እቅድች ወር ማገኘዘበና በበላይነት መቆጠጠር፤
3. መ/ በቱን የበለጠ ለጠቅመው የሚችሉው ገብረቶችን ይዘ ማቆየቱ ወይስ ማስወገድ
መሆኑ አለመሆኑን መወሰኑና የዕክርን መሰጠት፤

የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል እና የገማች ካማቷው እንዲወገድ የተወሰነበትን
የመንግሥት ገበያ የወቅቱን የገበያ ወጪ መገመት አለበት::

ካማቷው አስፈላጊ ሆኖ ስያሜው ለለም መያዥ ያለው የመንግሥት መ/ቤቶችና ደርጅቶች
የገበያ ወጪን በተመለከተ እንዲያማከሩት ለጠይቄ ይችላል::

የወቅቱ የገበያ ወጪ ቅምት የሚከተሉትን መሠረት ያደረገ መሆን አለበት::

ሀ. የተመሳሳይ ዕቃዎችን የገበያ ወጪ

ለ. የሚሰጠት ዕቃዎች የሚገኘበትን አቀም እና

ሐ. የሚሰጠትን ዕቃዎች ዕድሜ

መ. ቁልጊዜ በለው በተከሂዙ ምረጃዎች ወይም ሲሆን ከተማሪዎች ወይም
ከተወካይረዖት የተሰበሰበ ለልተሰጠ ዕቃዎች የቀረበ የወጪዎች መረጃ::

አንብረቱ የመንግስት ወጪ ለመስጠት በግምገማው 5 የተገለጻትን መንገዶች እንዲግባቡት መጠቀም
ይችላል::

የመዘገበ ወጪ የገበያ ወጪ ወይም የመንግስት ወጪ ተደርሱ መወሰድ ግን የለበትም::

ንብረቱን በከራይ ለመስጠት ወይም ለሰመስጥ ለማረጋገጫው ወ-ሳኔና የመንግስቶን ወጪ ለማስለት
የወቅቱን የገበያ ወጪ መጠቀሙ አስፈላጊ ይሆናል::

11.5 ካማቷው ስለሚገኘው ገዢ

የመንግሥት መ/ቤቶች የመንግሥት ገበያ በሚሰጠበት ገዢ ወጪውን በጥራ ገዢ ወይም
በተረጋገጠ ቅዱ መቀበል አለበታው:: የመንግሥት መ/ቤቱ ያገኘውን ገዢ ለመፈጸም
እና የሚጠቀምበት ሲሆምን በገቢነት መያዝና ወደ መንግሥት የባንክ ሲሳይ ገዢ ማድረግ

አለበት:: ይህ ማለት ማኅበውም ከማስወገድ የተገኘና በመንግሥት መ/ቤቱ የተያዘ ገዢበ
ለመንግሥት መ/ቤቱ ከተደረሰለው በቻት እንዲ አከል የሚሆን እንዲ ተጨማሪ ገብ
አይሁንም:: ስለሆነም ይህ ጥሩ ገዢበ ሥራ ላይ የሚውሉው በበቻት ለወደቀ ማኅበውም
ሥራውች በቻት ነው::

ንብረቱን ከማስወገድ ወር የተያያዘ እንደ የማስታወቂያ መሆኑን የመንግሥት
ሥራውች የተፈጻሚነት መሆኑን በጨረታው ላይና ማረታዊ ለከሳሽ ለማረጥ የከማረቱ
አባላት የውሉው አበልና የተፈጻሚነት እና የመሳሰሉት መሆኑን ከበዕው ላይ ለቀነስ
ይችላል:: በመሆኑም ለገኘለማቸ የሚተለፈው ገዢበ ከበዕው ላይ ቀጥቶች መሆኑን
ተቀናወው ተሸቃው የተማሪው ሲሳይ ይሆናል ማለት ነው::

11.6 የተወገዙ ጉብረቶች ሲሳይ እያያዘ

ቁጥር 302ኛ እንዲወገድ መደ ግምጃ በት ለመሰሰ ከቁጥር 302ኛ አስተዳደር ሥርዓት
ይመጣል:: ቁጥር 302ኛ ተወገድው ለገኘው እስከተለለኝ ይረዳ የቁጥር 302ኛ
መዘግበት (፫ር) ተለይተው ለገኘው ለበቻት ይቀመጣል:: ጉብረቶች ከተወገዙ በቻት የንብረት
አስተዳደር ከማኑ ስለተወገዙት ጉብረቶች ለፖርት ያቀርባል:: ይኩን ለፖርት መሠረት
በማድረግ የቁጥር 302ኛ መዘግበት (፫ር) በቅርቡ በማግበ ይቀመጣል:: ይኩም በሥራ ላይ
ያለት ቁጥር 302ኛ ለፖርት ለዘመኝ ከዘመኝ ወሰኑ እንዲያመሙኝ ያግኘል:: ዓመታዊው
የቁጥር 302ኛ ማጠቃለያ የሚዘጋጀው በቆጠሬ መሠረትና ወጪውና የእርሱና ቁጥጥውም
የሚሞላው የነበሮ በቻት በመሆኑ የተወገዙት ጉብረቶች ሲሳይ መዘግበት ወደፊወጥ
የቀነስላል::

በልዋ ሌዋ የማክንያት የተወገኑ ጥብረቶች ለፖ.ሪት እንዲቀርብ ክሰሳለን ከተወገኑ ጥብረቶች
ፁይል በቀለሉ ሌላውና ሌቀርብ ይታረል::

ከጊበረቶች ስያዊ የተገኘው ገቢ የሚመዘገበው እንደ ሌዋ ሌዋ ገቢ ነው:: የማዘገበውን
በሚመለከት የጥራ ጉባኤ ወይም የባንክ ፊርማ “ዶብት” ተደርሱ ሌዋ ሌዋ ገቢ “ከራይት”
ይደረጋል:: ሲለ ማሳወገድ የወጪት መጠቃቻ “ከራይት” ተደርገው ፊርማው ይዘጋል::

ግብር: የመነሻ ወጪው በC 20,000 የሆነ እንደ ተሽከርካሪ በጨረቤታ በበC 30,000 ተሽጠ::

ጊበረቱን ለማሳወገድ ለማስታወቂያ በC 2,000 ወጪ ሆኖል:: ክፍልና የተገኘው ገቢ

የተሰበሰበው በጥራ ጉባኤ ነው:: የፊርማ የማዘገበው እንደሚከተለው ይሆናል::

	ዶብት	ከራይት
ጥራ ጉባኤ	30,000	
የማስታወቂያ ወጪ		2,000
ለዋ ሌዋ ገቢ		28,000

12 ሪፖርቶችን ስለማቅረብ

ክልክዎን ስለምሳሌ የበረታቸው ወጪ ለመሰጠት፣ ወጪውንም ቁጥር የበረት መመዘገበዎች ካርድ “፳.፭” (FAR) ላይ ለመመዘገበ፣ የእርሱና ቁጥር ለመተመን፣ የአዲስ መካከለትም ለመከፈት ሲደረግ የነበረው ጥሩት ሁሉ የመጨረሻውን የንብረቶችን ወጪ በመንግሥት መ/ቤቶች አዲስ መግለጫዎች ላይ ለማከተት ነው፡፡ በዚህ ክፍል የሚቀርቡውም ይሆናል እንደሆነ ለፈጸም እንደሚታል ነው፡፡ ፍይኖን ነው ከሆነት ሪፖርቶች በተጨማሪ የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ለሎተት አግባብነት ያላቸውን ሪፖርቶችንም የዘጋጀል፡፡ አስፈላጊ የሆነት ወጪዎች ከዚህ ቅጽለው ተብሎ ተዘጋጀተዋል፡፡

12.1 የቁጥር የበረታቸውን ወጪ በአዲስ መካከለት ለማከተት የሚዘጋጀ ሪፖርቶች

በኢትዮጵያ መንግሥት የ“ጥፊቶች” ጥሩ ገዢዎን አዲስ አያዝና ለመፈጸም ከዚህም ሪፖርቶች አባሪ ከሚደረገት ምንጠረጥቶና ሪፖርቶች ጋር የአዲስ ማሬን (Trial Balance) አንቀጽ ነው፡፡ ቁጥር የበረታቸውን በሚመለከት ገዢልማት በሚያጠቃልለው የአዲስ ማሬን ወሰጥ እንዲያከተተው የሚቀርቡት ሪፖርት በይመቱ በስኔ ወር መጨረሻ ላይ ያለው የየመ/ቤቶች የቁጥር የበረታቸው ወጪ ተነጋጌው የፈንድ አዲስ በይ ነው፡፡ እያንዳንዱ መ/ ቤት በተከታታ ዓመት በአምስት ወር መሸመራያ ላይ በስኔ ወር መካከለት የነበረውን የቁጥር የበረታቸው አዲስ ይገለበበዋል (reverse ይደርግዋል)፡፡ ይሆናል የሚከተሉ የቁጥር የበረታቸውን አዲስ ንርድ ይደርግዋል፡፡ በተከታታ ዓመት መጨረሻ ላይ እንደገና የቁጥር የበረታቸው አጠቃላይ ቅጂሮች የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ላልክ አዲስ የቁጥር የበረታቸው አዲስ በስኔ ወር መጨረሻ በአዲስ ማሬን ላይ ይተከላል፡፡ ሂደቱ በዚህ ዓይነት ይቀጥላል፡፡

የአዲብ ማመහከኛ ይርም (ገኘ 27) ስይለውጥ እንዲለ ሆኖ የሚከተሉት አሸት መሰጠውን በቃድ ይጨመሩበታል:: (የተስተካከለው የአዲብ ማመහከኛ በቅጥያ XIII ላይ ቁርደል::)

የአዲብ ክፍ	ዘርዝር መግለጫ	ዶ.ት	ክልል.ት
-	የቁጥር 302ኛ የተጠሪ የመዝገብ ወጪ (ጠቅላላ የቁጥር 302ኛ ሰጋዊ - ክፍል እንደ)	XXX	
-	በመገንባት ለይ ያለ ቁጥር 302ኛ (ጠቅላላ የቁጥር 302ኛ ሰጋዊ - ክፍል ሆነት)	XXX	
-	የቁጥር 302ኛ ፍንድ (ጠቅላላ የቁጥር 302ኛ ሰጋዊ - ክፍል ሆነት)		XXX
-	በመገንባት ለይ ያለ ቁጥር 302ኛ ፍንድ (ጠቅላላ የቁጥር 302ኛ ሰጋዊ - ክፍል ሆነት)		XXX

ከና በለው በማረጃው የአዲብ ማመහከኛ በ“ዶ.ት”ና በ“ክልል.ት” መደብ የሚያሳት ቁጥር በቁጥር 302ኛ ሰጋዊ - ክፍል እንደ ለይ ያለው ጠቅላላ ይምር ነው:: ጠቅላላው የቁጥር 302ኛ ሰጋዊ - ክፍል እና በቅጥያ XIV, XV እና XVI ተስተካቶል:: ከዚህ በታች ይግሞ ለረጋግጣቱ ማብራሪያ ቁጥር ቁጥር::

ከፍል እንደ - ይህ የረጋግጣቱ ክፍል የቁጥር 302ኛ ወጪ የተጠራቀመውን የእርሱና ቁጥር ለማጠቃለል የሚዘጋጀ ነው:: በ“ዶ.ት” በከልል ያለት የቁጥር 302ኛ ወጪ፣ በ“ክልል.ት” በከልል ያለት ይግሞ የተጠራቀመውን የእርሱና ቁጥር ከሚይዘው መካግበት የተወስኑ ዓይነ:: ጠቅላላው የ“ዶ.ት” እና የ“ክልል.ት” ይምር ቁጥር በየሚመለከታቸው የጠቅላላ ይምር ዓይነዎች ወሰኑ ይመዘግበል:: በሁሉም ዓይነዎች ወሰኑ ያለት ቁጥር ለይነት (የ“ዶ.ት” እና የ“ክልል.ት”) በረጋግጣቱ በ“ዶ.ት” መንገድ “የተጠሪ አዲብ (ይምር ወደ አዲብ ማመහከኛ)” በማለው ዓይነ ይመዘግበል:: የተጠራው አዲብ በተወስኑ ያለት ያለው የንብረቶች የተጠሪ የመዝገብ ወጪ ነው::

ከፍል እንደ

የአሳብ իድ	ዘርዝር መግለጫ	ዶ.ብት	ክልል.ት
4521	ተሽከርካሪ ለሎች እንደተሽከርካሪ ያለ መንግሥቶች		
4522	እውጭታገና፡ ድልቦዎች፡ ወዘተ.		
4523	ጥንትና ማሽነ		
4524	ወታደሮች መግለጫዎች		
4525	የመናረም ስንቀዱዎች		
4526	የመናረም ያልሆነ ስንቀዱዎች		
4527	መሠረት ለማት		
4528	ለወታደሮች አገልግሎት የተገነባ ስንቀዱዎች		
4529	ቆኩስና ተጠማሚዎች		
4530	የቀኑድ ከበታቸና ለማንኛህ የሚውሉ እንሰሳት		
4531	የበር መግለጫዎች		
4521-1	ተሽከርካሪ ለሎች እንደተሽከርካሪ ያለ መንግሥቶች		
4522-1	እውጭታገና፡ ድልቦዎች፡ ወዘተ.		
4523-1	ጥንትና ማሽነ		
4524-1	ወታደሮች መግለጫዎች		
4525-1	የመናረም ስንቀዱዎች		
4526-1	የመናረም ያልሆነ ስንቀዱዎች		
4527-1	መሠረት ለማት		
4528-1	ለወታደሮች አገልግሎት የተገነባ ስንቀዱዎች		
4529-1	ቆኩስና ለተጠማሚዎች		
4530-1	የቀኑድ ከበታቸና ለማንኛህ የሚውሉ እንሰሳት		
4531-1	የበር መግለጫዎች	-	-
		ድምር	-
		የተጠራ አሳብ (ወደ አሳብ ማመዘዣ)	-

ከፍል ሁለት - ይህ የፖ.ሪ.ቁ. ክፍል የቁጥር 302ኛ ፊልድና የፈንድ “ከንተሸ” አሳብ ለማጠቃለል የሚከታታለ ነው፡፡ በ“ዶ.ብት” በተሳኔ ያለት የቁጥር 302ኛ ፊልድ፡፡ በ“ክልል.ት” በተሳኔ ያለት ይግሞ የፈንድ “ከንተሸ” አሳብን ከሚያከተት መሆኑበት የተወስኑ ዓይነው፡፡ ጠቅላላው የ“ዶ.ብት” እና የ“ክልል.ት” ደምር፡፡ በየሚመለከታቸው የጠቅላላ ደምር ዓይነት የ“ዶ.ብት” እና የ“ክልል.ት”፡፡ በፖ.ሪ.ቁ. ክፍል የፈንድ “ከንተሸ” ወገን “የተጠራ አሳብ (ድምር ወደ አሳብ ማመዘዣ)”፡፡ በማለው ዓይነ ይመዘገበል፡፡ የተጠራው አሳብ በተወስኑ ዕለት ያለው የንብረቶች የተጠራ የፈንድ አሳብ ነው፡፡

ከፍል ሆነት

የአዲስ ክፍ	ዘርዝር መግለጫ	ደብት	ከራይት
5721	ተሽከርካሪ ለሎት እንደተሽከርካሪ የለ መንግሥታች		
5722	አውጭጥገና ደልባምች፣ ወዘተ.		
5723	ጥላንተና ማሽነድ		
5724	ወታደሮች መግለጫች		
5725	የመኖረም ስንጻምች		
5726	የመኖረም ያልሆነ ስንጻምች		
5727	መሠረት ለማት		
5728	ለወታደሮች አገልግሎት የተገነዘ ስንጻምች		
5729	ቀሳቀሰ ተገባጥማች		
5730	የቀኑድ ከበቶችና ለማንጂዝ የሚውል እንሰሳት		
5731	የቢሮ መግለጫች		
5721-1	ተሽከርካሪ ለሎት እንደተሽከርካሪ የለ መንግሥታች		
5722-1	አውጭጥገና ደልባምች፣ ወዘተ.		
5723-1	ጥላንተና ማሽነድ		
5724-1	ወታደሮች መግለጫች		
5725-1	የመኖረም ስንጻምች		
5726-1	የመኖረም ያልሆነ ስንጻምች		
5727-1	መሠረት ለማት		
5728-1	ለወታደሮች አገልግሎት የተገነዘ ስንጻምች		
5729-1	ቀሳቀሰ ተገባጥማች		
5730-1	የቀኑድ ከበቶችና ለማንጂዝ የሚውል እንሰሳት		
5731-1	የቢሮ መግለጫች		
	ድምር	—	—
	የተጠሪ ፎርማ (ወደ አዲስ ማመዘገበ)	—	—

ከፍል ሆነት - ይህ የፖ.ሪ.ሪ. ከፍል በመንግባት ለይ ያለትን ቁጥር ፩፻፭ ቀን የፋይ የፈጸም አዲስ ለማጠቃለል የሚዘጋጀ ነው:: በ“ደብት” በተለ ያለት የንብረቶችን ውጤ:: በ“ከራይት” በተለ ያለት ይግሞ የፈጸም አዲስ ከሚይዘው መካግበት የተወስዶ ዓይነ:: ጠቅላላው የ“ደብት” እና የ“ከራይት” ደምርች በየሚመለከታቸው የጠቅላላ ደምር ዓይነታ ወሰኑ ይመዘገበለ:: በሁሉቱ ዓይነታ ወሰኑ ያለት ቁጥር ቁጥር እና ዓይነ:: የሁሉቱም የእያንዳንዱው ጠቅላላ ደምር ወደ አዲስ ማመዘገበው ይተለለፈለ::

ከፍል ሆኖታ

የአ.ዲ.ብ ክፍ	ዘርዝር መግለጫ	ያ.ቢ.ት	ክርድ.ቻ.ት
4501	የመናሪያ ከንቀዢቶች		
4502	የመናሪያ ያልሆነ ከንቀዢቶች		
4503	መሠረት ለማት		
4504	ለወታደሮች አገልግሎት የተገነበ ከንቀዢቶች		
5801	የመናሪያ ከንቀዢቶች		
5802	የመናሪያ ያልሆነ ከንቀዢቶች		
5803	መሠረት ለማት		
5804	ለወታደሮች አገልግሎት የተገነበ ከንቀዢቶች		
	ድምር	-	-
		ወደ አ.ዲ.ብ ማመዘዣኝ	ወደ አ.ዲ.ብ ማመዘዣኝ

በቅጣት ጥበቃት ሂሳብ ተከተሉ የቅጣት ውስጥ መሠረታዊ ጉዳይ የቅጣት ጥበቃትና በመንግባት ለይደለ ቁጥር ጥበቃቶች አ.ዲ.ብ ለገኘበት የሚለከተት በግመት አንድ ገዢ በታች መሆኑ ነው:: ለሰነድ ለመዘዣኝ የቅጣት ውስጥ በግመቱ በስኔ ወር በታች ነው:: በመሆኑም ከዚህም እነዚህ ተከተል ወጪ ለማት ለመሆኑ የቅጣት ጥበቃቶች አ.ዲ.ብ በአዲስ ማመዘዣኝ ወሰጥ አይታከለም::

12.2 በንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል የሚዘጋጀ ለለዕች ለፖ.ሪ.ፍ.ቻ.ቻ

ጥያቄ ለተጠቀሰ የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል በግመቱ ወሰጥ ለለዕች ለፖ.ሪ.ፍ.ቻ.ቻን ለማዘዣኝ ይችላል:: የሚከተሉት ለምሳሌ ያህል ቁጥር::

1. ስለ መፈፀም ጉዳት ስለድረሰቦችው ጥበቃቶችና መውሰድ የሚገባውን እርምጃ

የሚያመለከት ለፖ.ሪ.ፍ.ቻ.ቻ::

2. ስለተመገኘ ጥበቃቶች የተሽጠባቸውን ውጤ ወይም አንድ እና አንድተመገኘ

የሚያመለከት ለፖ.ሪ.ፍ.ቻ.ቻ::

3. ጥና ስለማያስፈልጋቸው ጽብረቶች፡ ለጥናው ስለማያስፈልገው በይቶ፡ ጥናው

ስለማረጃው ገዢ፡ ወዘተ ሪፖርት ሪፖርት፡ እና

4. ለለዚቶ አስፈላጊ የሚሆኑ ሪፖርቶች፡፡

እነዚህ ሪፖርቶች የሚዘጋጀት ቅዱቱንና ፍላትነት መመረት በማድረግ ለሆነ እያንዳንዶል፡
የመንግሥት መሥራው በትም ያለው ጽብረቶች የተለያየ በመሆናቸው የንብረት አስተዳደር
የሥራ ክፍል እነዚህንና ለለዚቶ ሪፖርቶችን የሚያዘጋጀው ሌዩ ጥያቄ ለቀርበለት ይሆናል፡፡

13 ሌሎች ገዢዎች

13.1 የንብረት ባለቤትነት

በ ቅጂ ምርመራው እና ስራው ተከታታይ የንብረት መከከል ወር መሰጠት እና ቁጥር 30/2017 መመሪያው እንዲሆኑ ባለቤትነትን ማረጋገጥ ነው፡፡ በይዘታው ያለትን ቁጥር 70/2017 ባለቤትነት ባለቤትነት ማረጋገጥ ለተቋማት ሁሉንም ቅጽ አይሁንም፡፡ የንብረት ባለቤትነት ግልጽ በማይይመንበት ገዢ መ/ቤቱ ክዘህ በታች በተዘረዘሩዋ አስተያየት መሠረት አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ አለበት፡፡

ከንብረት ባለቤትነት ወር በታችዎን የቻቻ ይረዳ እንደንብረቱ ዓይነት የተለያየ ለመንድ ይችላል፡፡

1. የንብረት ባለቤትነት ማስረጃውም እንደን በእኔ በይኖርም አንቀጽ 10 በሚመለከት ባለቤትነት በማያጠራጥር እኩልን ለረጋገጥ ይገባል፡፡

v) መ/ቤቱ የየዘዴ አንቀጽ 6-8 ያልገኘው፡፡ ያልገዴው ወይም ያልተከራየው ለመንድ ይችላል፡፡ መ/ቤቱ የአንቀጽ ባለቤት ተመልስ አንቀጽ የኔ ነው በለው የማይከራከር መሆኑን አስተማማኝና የተረጋገጧ መረጃ ካለው የአንቀጽ ወር በ“FAR” ወሰጥ እንዲሸስ ሁብት ለመከተተው ይችላል፡፡ የሚመዘገበው የአንቀጽ ወር የሚሰላው ክዘህ በፈት በተዘረዘሩት የአመራር ለመተካቶ መሠረት ነው፡፡

ለ) መ/ቤቱ ስለንብረቱ ባለቤትነት አስተማማኝ መረጃ ለይኖርው እና አንቀጽ 10 እንዲያዘው የማይቻቻውበት ሁኔታ ለመመርመጥ ይችላል፡፡ እንዲሸስ ገብረት ለመመግባር ስላም መ/ቤቱ የግኝና

302ኛ አስተዳደር እናንሰን በደብዳቤ ይጠይቷል:: እናንሰው በበት-ለ-ገዢና
በመመልከትና ከሌሎች የመንግሥት መ/ ቤቶች የቀረበ ተመሳሳይ ጉዳዮች ከሌ
በማጠቃለል ከበላይ ባለሥልጣኑት መመራያ በመጠየቅ ፖስታ ይሰጣል::

- ሐ) መ/ቤቱ የያዘው አንቀጽ የፊል ስው መሆኑን እርግጻና ስምም ስው ነው ገዢፋን
ማስመለስ እንዲሚችል ለገነዘበ ሲጋዢውን እንዲሸስ ገዢፋን መስጠት
አይኖርበትም::
- መ) የባለቤትነት መሳሪያ አለመኖር በቻውን አንቀጽ በንብረትነት ለለመመዘገበ
ምክንያት አይሁንም::

2. በመሥራያ ቤቱ ቁጥር 70. የሚገኘ እና ለዓመታት መሥራያ ቤቱ ለመቀመጥው
የነበሩ ተሽከርካሪውና መሠራያውና፣ መሽነውና የባለቤትነት ጉዳይ አከራከረ ለይሆን
ይችላል:: ፖስታ እንደን ስጋዊ ባለቤቱ ለለ ስው ስምም ይህ ገዢፋን ለባለቤቱ
ይመለከል የሚለው ግምት በጣም አናስ በመሆኑ መ/ቤቱ ገዢፋን እንዲሸስ ገዢፋን
ለቆጥረው ይችላል:: የሚከተሉት ሁኔታዎች ካዘሁ ወር የተያያዘ ዓቃቤ::

- ሀ) ከረጅም ዓመታት በራት በስዕት ወይም በድርጅቶች የተተው ገዢፋን ከሆኑና
ድርጅቶችና ለምቶ የፊል መሆኑ ከታወቁ መ/ቤቱ ገዢፋን እንዲሸስ ገዢፋን
መስጠት ይችላል::

ለ) በመ/ቤቱ ወይም በፊል መ/ቤት ቁጥጥር ሥር በነበሩ ተጨምቶች የተገቡ ገዢፋን፡
ተጨምቱ ሥራውን አጠናቆ ወይም በፊል ፖስታ የፈረሰ ወይም የንብረት መቆቻ
የፊል መሆኑ ለታወቁ መ/ቤቱ ገዢፋን እንዲሸስ ገዢፋን መስጠት ይገባዋል::

- ሐ) በመንቀሳቀስ ላይ ባለ ተጨምቶች እና የፊ ተጨምቶችን በማመልከት ከመ/ቤቱ
ውይም ከመንግሥት ወር በተደረገ ለሞያነት የንብረቶች ለባለቤትነት ተጨምቱ

ሰ.ጠናቀቅ ለመ/ቤቱ የሚተለፈ ካሆን የመ/ቤቱ ጽብረቶች በመሆናቸው መመዘገበ

አለባቸው:: በ“FAR” ላይ የተረቃከቱ ስም በግልጽ መጽሑፍ አለበት::

ሙ) በኢትዮጵያ ፖትር በፊርድ አካል መሠረት ባለቤት የፈላቸው ጽብረቶች የመንግሥት ዓይነት መመዘገበ:: መ/ቤቱ ቁጥር ጽብረቶችን በእርግጫዎች መመዘገበ ካልቻለ ጽብረቶችን በማጠቃቂል እንዲት እንደሚመዘገበ መመሪያ ካለቸለው መጠየቁ አለበት:: ከእንዲጋድ ጽብረቶች የባለቤትነት ጥያቄ ጋር የሚያያዝ እንዲጋድ ጉዳዮችም ይኖራል:: ስለተያያዙ አግባብነት ያለው እናቸለው ሲሆን ጥያቄዎችን ከየመ/ቤቶች ያሳይሳል:: እንደነዚህ ያለት ጉዳዮች ለመንግሥት ጽብረቶች አስተዳደር በቁጥር ወሰነት ያለቸው በመሆናቸው እልባት ላይበጣቸው ለተወቃቄ አይገባቸው::

13.2 መድን ወይም የኢትዮጵያ ወስትና

የፌዴራል መንግሥት ቅዱና ጽብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 እንቀጽ 66 “ማናቸውም የመንግሥት መሥራይ በት የበላይ ቤትና ሪፖርታ የመንግሥትን ጽብረት የመጠበቅና የመንከበበ ቤትና አለባቸው::” ይላል:: ቀድም ባለት ክፍልው ቁጥር ጽብረቶችን እንዲት መመዘገበና መቆጣጠር እንደሚታል ተብሎች:: ቁጥር ጽብረቶችን በቁጥር ሌጾመቱ ከሚይቻል እኩወች የመጠበቅ እንዲ ዘዴ ለንብረቶች ወስትና ተጠለውን የኢትዮጵያ ምልክት ነው::

የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል እና የመ/ቤቱ ቤትና ሪፖርታ ለየትችቸው ጽብረቶችና መቻ የመድን ወስትና ምክንያት እንዲሰበት ማጥናት አለባቸው:: እንዲ ወስትና ከተገኘ ቀኑ ከሚለኬ አስቀድሞ ምልክት በየቀመጥቱ መታደቢ አለበት::

13.3 የቁጥር 302ኛ አስተዳደር “ከምጥረታሪክ” ስለማድረግ

በዚህ ማንዋል የተገለበት የአሁራር ለሥርዓትና ደርጋው መቀሚታዊው ቁጥር 302ኛን
ከምጥረታሪክ አሁራር ወጪ በተለመደው በእጅ አሁራር በመጠቀም ማስተዳደር ነው::
ይህንን እንዲ ወደፊት የአስተዳደር ለሥርዓቱ ወደ ከምጥረታሪክ ለሥርዓት እንደሚለውጥ
ተስፋ አለ:: ይህ ማንዋል ለሥርዓቱን “ከምጥረታሪክ” ስለማድረግ እንደ መነሻ
ለማግለጫ ይችላል::

የቁጥር 302ኛ አስተዳደር “ሰፍትዎር” መጠቀም ፈጥነና ትክክለኛ የቁጥር 302ኛ ቀበሌ
እንዲያደርግ ያስችላል:: የሚገኘበትን ለፍርድና በማን እጅ እንዲለ
ለመከታተል ይችላል:: የንብረት መለያ ቁጥርና (T2) በ“ባር ካድ” (ባር ካድ) ሌተካ-
ይችላለ:: “ሰፍትዎር” “ባር ካድ”ን ለመለየትና ለማተም ያስችላል፣ የአቅራቢውን
መረጃ፣ የንብረት ማስወገድን፣ የሠራተኞን መረጃ፣ እንዲሆኑም የጥገና ሲከርድና
ለመያዝ ያስችላል:: የቁጥር 302ኛ አስተዳደር “ሰፍትዎር” የተለያየ የእርሱና ቁነስ
ዘዴዎችን ማለትና ቁጥጥና፣ እጥፋ የቅነስ ማረጋገጫ ወይም የአገልግሎት ዓመታት ድምር
የእርሱና ቁነስ ዘዴዎችን በመጠቀም ወርሃዊና ዓመታዊ የእርሱና ቁነስ ምንጠረጥና
ወኪያዎት በማውጣትና በማስላት አይነማውን የንብረት እርሱና ቁነስ ለሌትን ለራ
ይችላል:: “ሰፍትዎር” በመጠቀም በብዕት ለፍርድ የሚገኘ የሚገኘ እንዲያደርግ
ማስተዳደርም ይችላል::

“የፍትዬር” ከተለመዕት ከሁለት መንገዶች በአንድ ሌላቸው ይቻላል፡፡ እነዚህም
በመሥራያ በቱ ፍለትት የተዘጋጀና ከጠቢያ የተገዢ የፍትዬር” ፍቃው፡፡ አንድን ወይም
እላውን ስፍትዬር ለማማገኘት ወይም ለሆን ወደ ከምርመተር አዴራር ለመለመጥ
የሚደረግ ወሰኑ የተለያየ ገዳብናን ማለትም የሰፍትዬር ቀር፡፡ የሰው ዝግል፡
ለተጠቃሚውች ለማለበና መስጠት፡፡ “የፍትዬር” ከጥቅም ላይ ለመል ለማያዝተመ.
ታማሪቶች መፍትሐ የሚሰጥ ድጋፍ ለጠሩ መኖሩንና የመስሰለትን ከባምሳት ወሰኑ
ማስተካከለን ይጠይቷል፡፡ እያንዳንዱ መ/ቤት እንዲሁም መሰለን ወሰኑ በግለ የሚመለን
ከሁነ ገዳቦ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቷ ይመናል፡፡ ለሰነዱ “ከምርያተራይነድ”
ለማደረግና የቆጣሪ ገበረታን “የፍትዬር” በረስ ፍለትት ላይ ተመስርቶ ለማዘጋጀት
ወይም ለመግባት የሚደረገው ወሰኑ ከግዢና ለበረታ አስተዳደር እጅንስ ወር
በመመከከር መሆን አለበት፡፡

----- መጠናቸኩ -----

ቁጥር 1 – የቁሳ ገበያ ቅጂው ቅጽ (FACS)

የመንግሥት ገበያ ቅጂው ቅጽ (FACS)
የቁሳ ገበያ ቅጂው ቅጽ (FACS)
FIXED ASSETS COUNT SHEET (FACS)

የሙ/ቤት ስም

Public Body _____

No _____
ቁጥር _____

የበጀት አመት

For the fiscal year
ended _____

የተቀመረበት ቀን

Date of Count _____

ቅጽ ጥበ

Premises _____

የክፍል ክፍል

Department _____

ቁ ቁ No	የእውቅ. ኢርም	የ የ PIN	የፋይል ቀጥር Serial/Part No	ማውጫ ስነድ FAIR		ከፍል Section	አም Name	በኩል (X) Condition (X)			ምድብ Category	የለበት ቅጥር የዘረዘሩት	Remark አስተያየት
				ቀጥር No	ቀን Date			Good	Fair	Poor			

ቀጣል:
Counted by:

አም/Name

1

ተቀማዣ
Supervisor

1

የንብረት አስተዳደር
FAMU Head

1

ፊርማ/Signature

2

3

መግለጫ: አለፈ እና ማለት ወጪ ከብር 1000 በታች ሆኖ የካገልግሎት አመት ጥን ከከንድ አመት በላይ የሆነ ማለት ነው::
 በለበት የሚለው እቅዱ ከብር 1000 ወደም በማንኛ ላይ እንደተገኘ ያመለክተል::

Note: Supplies under category refers to supplies with a cost less than Birr 1000 but has a useful life of one year or more.

Owned by indicates to whom the asset belongs or the source of fund used to buy the asset.

ቁጥር II – ተጠቃሚዎች እና ሌሎች የሚገኘ ፊርማ ንብረቶችን መቆጣሪያ ካርድ (UC)

የመንግሥት ጥናት ንብረት አስተዳደር እናንሰ.

Government Procurement & Property Administration Agency

የመ/ቤት ስም
PUBLIC BODY
ተጠቃሚዎች እና ሌሎች የሚገኘ ፊርማ ንብረቶችን መቆጣሪያ ካርድ (UC)
FIXED ASSETS WITH USERS CONTROL CARD (UC)

ስም
Name: _____

የስራ ክፍል:
Department: _____

የቤት ቁጥር:
Building No: _____

ተጠቃሚ ቁጥር
User No: _____

ቅጽ ጥበብ
Premises: _____
Room No: _____
የበር ቁጥር: _____

ተ.ቁ No	የእውቀት አይነት Description	T3 PIN	የፋይል ቁጥር Serial/Part No	FAIR ማውጫ ስነድ		መለከት Unit of measure	ብዛት Quantity	ጠቅላላ የጂ Total Cost	የተጠቃሚው ፊርማ Signature of user	አስተያየት
				ቁጥር Number	ቀን Date					
ማስታወሻ/ Note:										

የቁጥር ንብረት ተጠቃሚዎች በለማማው. የለ ንብረቶችን በአገባቡ መያዝ ይጠበቅበታዋል::

User of fixed assets should properly use the fixed asset under their custody.

ንብረት ሲጠሩ ወይም ሲጠሩ ወይም ሲጠሩ አስተዳደር የሥራ ክፍል ሪፖርት ማድረግ ይሰራል::

In case of damage or loss of asset, the user should immediately inform the FAMU.

በንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል ከመፈቀም በፊት ፊርማ ንብረትን ሰላለ ተጠቃሚ ማስተላለፍ ላይም የተከለከለ ነው::

It is prohibited to transfer fixed assets to other users before the transfer is authorized by the FAMU

ይህ ቁጥር በሁሉም ተዘጋጀ እናም በተጠቃሚው ለለወ በንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል እና ይሞላል::

This form shall be prepared in two copies. One copy shall be retained by the user and the other by FAMU.

ቍጥያ III- የቅጣን ነገሮች መመዘገበያ ክርድ (FAR)

የመንግሥት ባንክና ነገሮች አስተዳደር አይነት

Government Procurement & Property Administration Agency

የመ/ቤት ስም:
PUBLIC BODY

የቅጣን ነገሮች መመዘገበያ ክርድ (FAR)
FIXED ASSETS REGISTER CARD (FAR)

የንብረቱ መግለጫ:

Description of the asset: _____

TIN:

ስራ/ቻ/ቁጥር:

PIN: _____

Serial/ Chassis No: _____

የታርጉ ቁጥር

የሞተር ቁጥር

Plate No

Engine No: _____

የአቅራቢ ስም:

የእሳብ ማውራሪያ:

Supplier Name: _____

Accounts Ref: _____

መረጃዎች ቁጥር:

ቀን

RFAR: _____

Date: _____

ማውጫ ቁጥር:

ቀን

FAIR No: _____

Date: _____

የተካሀበት ቀን:

የእገልግሎት አመት:

Date of Purchase: _____

Year of Service: _____

ንብረቱ የሚገኘበት በታ:

የእርምጃ ቁጥር መቶች:

Location: _____

Depreciation Rate: _____

መግለጫ Description	ዋጋ Cost	እርምጃ ቁጥር ተሰጠበት ዓመት Year of Depreciation	እርምጃ ቁጥር Depreciation	የተጠፈው የእርምጃ ቁጥር Accumulated Depreciation	ዋጋ Book Value	አስተያየት Remark
መግለጫ: የመጀመሪያ ውጋውን የተከለው ስራታኝ እና የክመቱን የእርምጃ ቁጥር ያስለው ስራታኝ አስተያየት በሚለው አምድ ሰር መረጃዎች አለበታው::						
Note: The person who fill the cost in this form and who calculated the annual depreciation should sign in the remark column.						

ቁጥር IV- በገንባታ ላይ የለ ቅሚ ጥበት ማጠቃለያ ሰነጠረኝ (FAUCST)

የመንግሥት ጥናና ጥበት አስተዳደር እናንሰ.

Government Procurement & Property Administration Agency

በገንባታ ላይ የለ ቅሚ ጥበት ማጠቃለያ ሰነጠረኝ (FAUCST)

FIXED ASSETS UNDER CONSTRUCTION SUMMARY TABLE (FAUCST)

የሙ/ቤት ስም:

Public Body: _____

No	Description	የንብረት ምድብ Category of Asset	የሚገኘው ት ቤት Location	በለበት Owner	ተቋራጭ Contractor	ገንባታ የተቋርጠበት ቀን Date construction started	ገንባታው የሚያለቅበት ቀን Expected date of completion	ጠቅላላ የከተት ቀን የጠቅላላ ቀን Contract value/budgeted total value	የለቀው ገንባታ በመቶች Percentage completed	Cost incurred to date እስከዚ የመጠወ መሆኑ
	Total /ፊጥር									

የዘጋጀው የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል
Prepared by

አቶ
Name _____

ጠሪ
Position _____

፩.፪.፪
Signature _____

ቀን
Date _____

የጽሑፍው የንብረት አስተዳደር የሥራ ክፍል
Approved by (Head of FAMU):

ቍጥያ ዓ-የቅዱ ጥበት ገዢ ይረሰኝ (RFFAR)

(ጥቅምት 19 ደጋፍ)

ቍጥያ VI – የቍማኑ ጥበት መጠየቅያና መጠሪያዎች (FAIRR)

(ጥር 22 ይጠቀሙ)

ቍጥያ VII – የንብረት መለያ (PIN) ቁጥር መመዘገበያ ቁጥር

ክፍል VIII- የቁጥር ገዢ ተሰረት ማስተላለፈ ቅጽ (FATF)

የመንግሥት ገዢ ስርዓት አስተዳደር አይነት.

Government Procurement & Property Administration Agency

የሙ/ቤት ሲሄድ:

PUBLIC BODY :

**የቁጥር ገዢ ተሰረት ማስተላለፈ ቅጽ (FATF)
FIXED ASSETS TRANSFER FORM (FATF)**

ገዢ መሆኑን ያስተላለፈው ተመቶ:

Asset transferred from:

አያ
Name: _____
ቁጥር ገዢ
Premises: _____
የኋ ክፍል
Department: _____
ቤት ቁጥር
Building No: _____
ቦር ቁጥር
Room No: _____
የተጠቀማለ ቁጥር
User No: _____

ገዢ የተለለፈበት ተመቶ:

Asset transferred to:

አያ
Name: _____
ቁጥር ገዢ
Premises: _____
የኋ ክፍል
Department: _____
ቤት ቁጥር
Building No: _____
ቦር ቁጥር
Room No: _____
የተጠቀማለ ቁጥር
User No: _____

ቁጥር No	የእቃዎች ክርክር Description	መለያ ቁጥር PIN	የፋይል ቁጥር Serial No	ማውጫ ስነድ FAIR		መለከታዊ Unit of measure	የጂ Cost	አስተዳደር Remark
				ቁጥር Number	ቀን Date			

የተለለፈበት የሚከታታት/ Reason for transfer of the asset

የስተላለፈው ሲሄድ Signature
of transferor

የተቀበሉ ሲሄድ Signature
of recipient

የዘዴዎች Observer

የፋይል ማስ ማስ
Head of FAMU

የተለለፈበት ቀን Date
of Transfer

ይህ ቅጽ በስም ከተ ተዘጋጀ: የመጀመሪያው ማስተላለፈ ቅጽ (FATF) አስተዳደር ክፍል: 2nd ስም ለተቀበሉ እና 3rd ስም ለአስተላለፈው ይሰጣል::
This form is prepared in three copies: the 1st copy to FAMU, 2nd copy to the recipient and 3rd copy to transferor

ԳՏԸ IX – Քծք մըրս բնուշան ԴԱ. ԶԵՂԻՆ (RAPR)

(ՊԹԸ 22 ՔՌՓՄԸ)

ቍቶች የገንዘብ ጥበቃት መልስ ማወጣ ደረሰኑ (UARR)

(ጥቅምት 22 ደጋፍ)

ቁጥር XI – የቅርብ ነገሮች በርሃን መውጫ ሲቋድ(GP)

የመንግሥት ባሻና ገበያ አስተዳደር እናንዲ
Government Procurement & Property Administration Agency
የቅርብ ነገሮች በርሃን መውጫ ሲቋድ(GP)
Gate Pass for Fixed Assets (GP)

የሙ/በት ስም:

Public Body: _____

ቁጥር

No _____

ቀን

Date _____

ተ.ቁ No	የቅርብ ነገሮች አርባር Description of Asset	የቅርብ ነገሮች መለያ ቁጥር PIN		የማርጫ Remark

እቅዱ እንዲመጣ
Issue of Fixed Asset

እቅዱ የሚመጣበት የሚከታተሉት
Reason for issuance of the asset
ለጥነህ
For repaid

የጠየቀው
Requested by;

ለስራ ገዳይ
For duty

የፈልጋዎች የቅርብ አስተዳደር
Approving supervisor

የግል ገበያ
Personal property

የፍልጋዎች የቅርብ ማረጋገጫ
Authorized by Head of FAMU

በትመስኑት
Borrowed

ክፍል/Distribution: **የመጀመሪያው ለበርሃን መውጫ/1st Copy – Gate Pass**
ሁለተኛው ቁል ለቅርብ/2nd copy – FAMU
ሁለተኛው ቁል ቁል/3rd Copy - Pad

ቍቶች X II - የአዲስ ጥናት ማዘጋጀ ማዘዣ (፩፻)

መ/ቤ ME/HE				ቍቶች No
				ቀን Date
	የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ስፕሮጀክት FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA			
	የግንዘብና የአካፍጂ ልማት ማረጋገጫ መንግሥት MINISTRY OF FINANCE & ECONOMIC DEVELOPMENT			
	የሚሸጠው የሚከታተሉ ማዘዣ JOURNAL VOUCHER			
የመንግሥት መ/ቤት ስም Name of Public Body:				
የዚህ ደንብ Purpose				
የበጀት ማድረግ Budget Category	የሳምንት መጽሑፍ Account Code	ደብት Debit	ከፈሻ Credit	
የዘጋጀው ምምር ፊርማ Prepared by Name and Signature		የወጪው ምምር ፊርማ Approved by Name and Signature		
ጥናት: ለሚሸጠው ክፍል፤ ሁለተኛው ቅጽ፤ ጥሩት ወሰን ይቀመጣል Original - to Accounts; Second Copy in Pad				

ቁጥር X III – የፌዴራል ማመዘገበ (የተሰናለ)

መ/ቤ
ME/HE 27

የፌዴራል ማመዘገበ
Trial Balance

የመንግሥት መ/ቤት ስም

Name of Public Body _____

የፕሮግራሙ ስም

Name of Program _____

የሥራ ክፍል ስም

Name of Sub Agency _____

የንዑስ ትርጉራው ስም

Name of Sub Program _____

የፕሮጀክት ስም

Name of Project _____

የፈይናንስ የሚጠቂ

Source of Finance _____

የባንክ ሂሳብ ቁጥር

Bank Account Number _____

ወር

Month _____

መለያ

Code _____

የፌዴራል መ/ቤት Account code	የፌዴራል መግለጫ Account Description	ዶ.ብት Debit	ክልዲት Credit
	አገልግሎት የፌዴራል መ/ቤት ስም (Revenue/Assistance/Loan From Revenue/Assistance/Loan Report)		
	ወጪዎች Expenditures		
	መደበኛ ወጪ/ከበደበኛ ወጪ ስም Recurrent expenditures (Total of Recurrent expenditures Reports)		
	የከተታል ወጪ/ከከተታል ወጪ ስም Capital expenditures (Total of Capital Expenditures Report)		
	የተጠሪ የቅርብ ታስቦት ወጪ (ከቅርብ ታስቦት ስም) Net Book Value of Fixed assets –(Total of fixed assets report – Part one)		

ቍቶች X IV – የቅጣት ጥበቃቸው ስጋት – ክፍል አንድ

መ/ቤት

ME/HE

የቅጣት ጥበቃቸው ስጋት – ክፍል አንድ
Fixed Assets Report – Part one

ወር

Month

የመንግሥት መ/ቤቱ ስም

Name of Public Body

መለያ

Code

የፕሮግራሙ ስም

Name of Program

መለያ

Code

የሚራ ክፍል ስም

Name of Sub Agency

መለያ

Code

የዚህ ተረጋግጧው ስም

Name of Sub Program

መለያ

Code

የፕሮጀክቱ ስም

Name of Project

መለያ

Code

የፊርማ የሚገኘው

Source of Finance

መለያ

Code

የባንክ ሂሳብ ቁጥር

Bank Account Number

የሂሳብ መሪ	የሂሳብ መግለጫ	ዶ.ብት	ከራሻ.ት
4521	ተሽከርካሪዎች እና ለላም እና ተሽከርካሪ የለ. መንግሥቶች Vehicle and other vehicular transport		
4522	አው.ሮ.ጥንት:ቁልጣ: ወዘተ Aircraft, boats, etc.		
4523	ተሳት: ማስኑሬ እና መስራያ Plant and machinery		
4524	ወታደሏዊ መሰራቶች Military equipment		
4525	አንድዎች የመኖሪያ Buildings – residential		
4526	አንድዎች የመኖሪያ የሌሎች Buildings – non residential		
4527	መስራት ለማት Infrastructure		

4528	ለወታደሮች አገልግሎት የሚውሉ ስንጋዣቶች Military purpose buildings		
4529	የቦት የቦር እቅዱዣቶችና የቦት ወሰጥ ተገባጥማዣቶች Furnishings and fixtures		
4530	የቀም ካብት እና ለተራንስፖርት የሚውሉ እንሰሳት Livestock and transport animals		
4531	የቦር መገልጻ እቅዱዣቶች Office equipments		
4521-1	የእርሃኝ ቁጥሻ- ተሽከርካሪዣቶች እና ሌሎች ተሽከርካሪ ለክ ^{መንጋዣዣቶች} Accumulated depreciation - Vehicle and other vehicular transport		
4522-1	የእርሃኝ ቁጥሻ- አውርፕላን፡ ወዘተ Accumulated depreciation - Aircraft, boats, etc.		
4523-1	የእርሃኝ ቁጥሻ- ተለንት፡ ማሽንズ እና መሰረቶች Accumulated depreciation - Plant and machinery		
4524-1	የእርሃኝ ቁጥሻ- ወታደሮች መሰረዣዣቶች Accumulated depreciation - Military equipment		
4525-1	የእርሃኝ ቁጥሻ- ስንጋዣቶች የመኖሪያ Accumulated depreciation - Buildings – residential		
4526-1	የእርሃኝ ቁጥሻ- ስንጋዣቶች የመኖሪያ ያልሆነ Accumulated depreciation - Buildings – non residential		
4527-1	የእርሃኝ ቁጥሻ- መሰረት ለማት Accumulated depreciation - Infrastructure		
4528-1	የእርሃኝ ቁጥሻ- ለወታደሮች አገልግሎት የሚውሉ ስንጋዣቶች Accumulated depreciation - Military purpose buildings		
4529-1	የእርሃኝ ቁጥሻ- የቦር መገልጻ እቅዱዣቶች የቦር እቅዱዣቶችና የቦት ወሰጥ ተገባጥማዣቶች Accumulated depreciation - Furnishings and fixtures		
4530-1	የእርሃኝ ቁጥሻ- የቦር መገልጻ እቅዱዣቶች የቀም ካብት እና ለተራንስፖርት የሚውሉ እንሰሳት Accumulated depreciation - Livestock and transport animals		
4531-1	የእርሃኝ ቁጥሻ- የቦር መገልጻ እቅዱዣቶች Accumulated depreciation - Office equipments	— -	— -
		የከለት ድንብ Column total	— -
		ወደ ሂሳብ ማመዘዣ Net amount (to Trial Balance)	— -

ቍጥያ XV- የቅርብ ገበያ ስልክ ሪፖርት - ክፍል ሁለት

መ/ቤት

ME/HE

የቅርብ ገበያ ስልክ ሪፖርት - ክፍል ሁለት
Fixed Assets Report – Part Two

የመንግሥት መ/ቤት ስም

Name of Public Body _____

የፕሮግራሙ ስም

Name of Program _____

የሥራ ክፍል ስም

Name of Sub Agency _____

የንዑስ ጥርጋዎች ስም

Name of Sub Program _____

የፕሮጀክት ስም

Name of Project _____

የፋይናንስ የሚገቡ

Source of Finance _____

የባንክ ሂሳብ ቁጥር

Bank Account Number _____

ወር

Month _____

መስጠት

Code _____

የሁሉ መረጃ Account code	የሁሉ መግለጫ Account Description	ዶ.ብት Debit	ክሬዲት Credit
5721	ተስከርካሪዎች እና ለላማ ተስከርካሪ ለከ መንግሥት ስራ ቅድመ ስራ ቅድመ		
5722	አው.ሮ.ጥናት: ወዘተ ፍ.ንድ:		
5723	ጥንት: ማሽን እና መሰራቶ ፍ.ንድ:		
5724	ወታደሏዊ መሰራቶዎች ፍ.ንድ:		
5725	አንድዎች የመኖሪያ ፍ.ንድ:		
5726	አንድዎች የመኖሪያ ያልሆነ ፍ.ንድ:		
5727	መስራት ለማት ፍ.ንድ:		
5728	ለወታደሏዊ አገልግሎት የሚወለድ አንድዎች ፍ.ንድ:		
5729	የበት የበር እቅዱትና የበት መሳት ተግባጻዎች ፍ.ንድ:		

5730	የቁም ካብት እና ለተራ-ንስጥርት የሚውሉ እንሰሳት ፍንድ Livestock and transport animals fund		
5731	የበር መገልጻ እቅዱት ፍንድ Office equipments fund		
5721-1	ተስከርክሮች እና ሌሎች ተስከርክ ለክ መንገዱዎች ፈንድ ቁናሽ Vehicle and other vehicular transport fund contra		
5722-1	አውጥነት፡ቁልጣ፡ ወዘተ ፍንድ ቁናሽ Aircraft, boats, etc. fund contra		
5723-1	ተለት፡ ማሽንስ እና መሰሪያ ፍንድ ቁናሽ Plant and machinery fund contra		
5724-1	ወታደሮች መሰሪዎች ፍንድ ቁናሽ Military equipment fund contra		
5725-1	አንፃዎች የመኖሪያ ፍንድ ቁናሽ Buildings – residential fund contra		
5726-1	አንፃዎች የመኖሪያ ያልሆነ ፍንድ ቁናሽ Buildings – non residential fund contra		
5727-1	መስራት ለማት ፍንድ ቁናሽ Infrastructure fund contra		
5728-1	ለወታደሮች አገልግሎት የሚውሉ አንፃዎች ፍንድ ቁናሽ Military purpose buildings fund contra		
5729-1	የበት የበር እቅዱትና የበት ወሰጥ ተገባጠሚዎች ፍንድ ቁናሽ Furnishings and fixtures fund contra		
5730-1	የቁም ካብት እና ለተራ-ንስጥርት የሚውሉ እንሰሳት ፍንድ ቁናሽ Livestock and transport animals fund contra		
5731-1	የበር መገልጻ እቅዱት ፍንድ ቁናሽ Office equipments fund contra		
	የከለት ድጋፍ Column total	— -	— -
	ወደ የሂሳብ ማመዘዝ Net amount (to Trial Balance)	— -	— -

ቍቶች XVI – የቅርብ ጥበቃቸው ስጋት – ክፍል ሆነት

መ/ቤት

ME/HE

ቦታዎች ላይ ያለ ፊርማ ጥበቃቸው ስጋት - ክፍል ሆነት
Fixed Assets Report – Part Three

የመንግስት መ/ቤቱ ስም

Name of Public Body _____

የጥርጉራው ስም

Name of Program _____

የሥራ ክፍል ስም

Name of Sub Agency _____

የንዑስ ትርጉራው ስም

Name of Sub Program _____

የጥርቃቅ ስም

Name of Project _____

የፋይናንስ የሆኑዎች

Source of Finance _____

የባንክ ሂሳብ ቁጥር

Bank Account Number _____

ወር

Month _____

መስቀል

Code _____

የሁሉ መረጃ Account code	የሁሉ መግለጫ Account Description	ዶ.ብት Debit	ክልሎት Credit
4501	የአንድ ጥንበት መኖሪያ Construction of Buildings – residential		
4502	የአንድ ጥንበት መኖሪያ የልሆነ Construction of Buildings – non residential		
4503	የመሰረት ለማት ጥንበት Construction of Infrastructure		
4504	የወታደሏዊ አገልግሎት ጥንበት Construction of Military purpose buildings		
5801	የአንድ ጥንበት መኖሪያ Construction of Buildings – residential		
5802	የአንድ ጥንበት መኖሪያ የልሆነ Construction of Buildings – non residential		
5803	የመሰረት ለማት ጥንበት Construction of Infrastructure		
5804	የወታደሏዊ አገልግሎት ጥንበት Construction of Military purpose buildings		
	የከለት ድምር Column total	-	-
		ወደሂሳብ ማመዘዣ To Trial Balance	ወደሂሳብ ማመዘዣ To Trial Balance